

መጽሐፈ መሳፍንት

እስራኤላውያን ከቀሩት ከነዓናውያን ጋር ያደረጉት ውጊያ

1 ኢያሱ ከሞተ በኋላ እስራኤላውያን፣ “ከነዓናውያንን ለመውጋት ማን ቀድሞ ይውጣል?” ብለው እግዚአብሔርን ጠየቁ።

²እግዚአብሔርም፣ “ይሁዳ ቀድሞ ይውጣ፤ እነሆ ምድሪቱን በእጁ አሳልፌ ሰጥቼዋለሁ” በማለት መለሰ።

³የይሁዳም ሰዎች ወንድሞቻቸውን የሰም ያንን ልጆች፣ “ከነዓናውያንን ለመውጋት ድርሻችን ወደ ሆነው ምድር አብረን እገዛለን፤ እኛም እንደዚህ ድርሻችሁ ወደ ሆነው ምድር አብረናችሁ እንወጣለን” አሏቸው፤ ስለዚህ ሆኖ የሰም ያን ሰዎች አብረዋቸው ሄዱ።

⁴ይሁዳ በከነዓናውያንና በፌርዛውያን ላይ ወጣ፤ እግዚአብሔርም በእጃቸው አሳ ልፎ ሰጣቸው፤ ቤዜቅ በተባለውም ስፍራ ዐሥር ሺህ ሰው ገደሉ። ⁵በዚህም አዶኒ ቤዜቅን አግኝተው ተዋጉት፤ ከነዓናውያንንና ፌርዛውያንን ድል አደረጉ። ⁶አዶኒ ቤዜቅም ከዚያ ሸሸ፤ እነርሱ ግን አሳደው ያዙት፤ የእጆቹንና የእግሮቹንም አውራ ጣቶች ቁረጡ።

⁷ከዚያም አዶኒቤዜቅ፣ “የእጆቸውና የእግራቸው አውራ ጣቶች የተቁረጡባቸው ሰባ ነገሥታት ከገበታዬ ሥር የወደቀ ፍርፋሪ ይለቃቅሙ ነበር፤ አሁን ግን እግዚአብሔር በእነርሱ ላይ የፈጸምሁትን አመጣብኝ” አለ፤ እነርሱም ወደ ኢየሩሳሌም አመጡት፤ በዚያም ሞተ።

⁸የይሁዳ ሰዎች ኢየሩሳሌምን ወግተው ያዟት፤ ከተማዬቱንም በሰይፍ ስለት መተው፣ በእሳት አቃጠሏት።

⁹ከዚያም በኋላ የይሁዳ ሰዎች በኩራብ ታማው አገር፣ በኔጌብና በምዕራብ ኮረብታ ግርጌ የሚኖሩትን ከነዓናውያንን ለመውጋት ወረዱ፤ ¹⁰ቀደም ሲል ቂርያት አርባ ቅ ተብላ በምትጠራው በኬብሮን በሚኖሩት ከነዓናውያን ላይ ዘመቱ፤ ሴሲንን፣ አኪ መንንና ተላሚንን ድል አደረጉ።

¹¹ከዚያም ቀደም ሲል ቅርያትህፍር ተብላ በምትጠራው በዳቤር በሚኖሩት ሰዎች ላይ ዘመቱ። ¹²ካሌብም፣ “ቅርያትህፍርን ወግቶ ለሚይዛት ሰው ልጄን ዓክሳንን እድርለታለሁ” አለ። ¹³በዚህ ጊዜ የካሌብ ወንድም የቄኔዝ ልጅ ኅቶንያል ከተማዬቱን ያዘ፣ ካሌብም ልጁን ዓክሳንን ዳረ

1:1 4*27;
 ዘፍ:10:18;
 ዘጥ:2:3-9;
 ኢ.ሱ:24:29;
 መሳ3:1-6:20:18;
 1ነገ20:14
 1:2 4*4;
 ዘፍ: 49:10;
 መሳ3:28:14:7:14;
 7:9
 1:3 4*17
 1:4 ዘፍ:13:7;
 ኢ.ሱ: 3:10;
 1ሳመ:11:8
 1:5 4*6:7
 1:7 ዘሌ:24:19;
 ኢ.ሱ: 10:1;
 ኤር25:12
 1:8 4*21;
 ኢ.ሱ: 15:63;
 2ሳመ:5:6
 1:9 ዘፍ:12:9;
 ዘጥ:13:17:21:1;
 ኢ.ሳ30:6
 1:10 4*20;
 ዘፍ:13:18:35:27;
 ዘጥ:13:22;
 ኢ.ሱ: 15:14
 1:11 ኢ.ሱ:10:38

1:15 ዘጥ:13:6
 1:16 ዘፍ:15:19;
 ዘጥ:10:29:21:1;
 ዘፍ34:33;
 ኢ.ሱ: 12:14;
 መሳ3:13;
 2ዜና28:15
 1:17 4*3;
 ዘጥ:14:45
 1:18 ኢ.ሱ:11:22;
 13:3
 1:19 ዘጥ:13:17;
 14:43;
 ኢ.ሱ:17:16
 1:20 4*10;
 ኢ.ሱ:10:36:14:13
 1:21 4*8;
 ኢ.ሱ:9:15:15:63
 1:22 ኢ.ሱ:7:2;
 መሳ10:9
 1:23 ዘፍ:28:19
 1:24 ዘፍ:47:29

ለት።

¹⁴እርሷም ወደ ኅቶንያል በመጣች ጊዜ፣ አባቷ የዕርሻ መሬት እንዲሰጠው ይለምነው ዘንድ አጥብቃ ነገራችው፤ ካሌብም እርሷ ከአህያዋ ላይ እንደ ወረደች ምን እንዳደርግልኝ ትፈልጋለሽ? ሲል ጠየቃት።

¹⁵እርሷም፣ “እባክህ አንድ ነገር አድርግልኝ፤ በኔጌብ መሬት እንደ ሰጠኝኝ ሁሉ፣ አሁንም የውሃ ምንጭ ስጠኝ” አለችው፤ ካሌብም የላይኛውንና የታችኛውን ምን ጮች ሰጣት።

¹⁶የቄናዊው የሙሴ ዐማት ዝርያዎች ከዓራድ አጠገብ በኔጌብ ውስጥ በይሁዳ ምድረ በዳ ካሉት ሕዝቦች ጋር አብረው ለመኖር፣ ከይሁዳ ሰዎች ጋር በመሆን ከባለ ዘንባባዋ ከተማ ከኢያሪኮ ወጡ።

¹⁷የይሁዳ ሰዎች ከወንድሞቻቸው ከስም ያን ልጆች ጋር ሆነው በጻፉት በሚኖሩት ከነዓናውያን ላይ ዘመቱ፣ ከተማዬቱንም ፈጽሞ ደመሰሷት፤ ስለዚህ ከተማዬቱ ሔርማሐ ተብላ ተጠራች። ¹⁸ደግሞም የይሁዳ ሰዎች ጋዛ፣ አስቀሎና፣ አቃሮን የተባሉትን ከተሞች ከነግዛቶቻቸው ያዙ።

¹⁹እግዚአብሔር ከይሁዳ ሰዎች ጋር ነበር፤ ስለዚህ ኩራብታማውን አገር ያዙ፤ ነገር ግን በረባዳው ምድር የሚኖሩት ሰዎች ከብረት የተሠሩ ሠረገሎች ስለ ነበሯቸው ከዚያ አሳደው ሊያስወጧቸው አልቻሉም። ²⁰ሙሴ ባዘዘው መሠረት ኬብሮን ለካሌብ ተሰጠች፤ እርሷም ሦስቱን የዔናቅ ልጆች ከውስጧ አሳደደ። ²¹የብንያም ልጆች በኢየሩሳሌም የሚኖሩትን ኢየቡሳውያንን ከዚያ ሊያስወጧቸው አልቻሉም፤ ስለዚህ ኢየቡሳውያን እስከ ዛሬ ድረስ ከብንያማውያን ጋር በዚያ አብረው ይኖራሉ።

²²የዮሴፍ ወገን ደግሞ ቤቴልን ወገን፣ እግዚአብሔርም ከእነርሱ ጋር ነበር። ²³እነርሱም ቀደም ሲል ሎዛ ትባል ወደ ነበረችው ወደ ቤቴል ሰላዮችን በላኩ ጊዜ፣ ²⁴ሰላዮቹም አንድ ሰው ከከተማዬቱ ሲወጣ አይተው፤ “የከተማዬቱን መግቢያ አሳየን፤ እኛም ምሕረት እናደርግልሃለን”

¹⁴ ፊብራይስጥ፣ ሰብዓ ሊቃናትና ቫልጊት አጥብቆ ነገረው ይላሉ።
¹⁷ ፊብራይስጥ ቃል አንድን ነገር ወይም ሰው ሙሉ ለሙሉ በማጥፋት ለእግዚአብሔር መስጠትን የሚያሳይ ነው።
¹⁸ ሔርማሐ ማለት ጥፋት ማለት ነው።
¹⁹ ፊብራይስጥና የሰብዓ ሊቃናት ትርጉም አልያዘም ይላሉ።

አሉት።²⁵ እርሱም አሳያቸው፤ እነርሱም ከሰውየውና ከቤተ ሰቡ በስተቀር የከተማ ዩቱን ሕዝብ በሰይፍ ስለት ፈጁ።²⁶ ሆኖ የውም ወደ ኬጢያውያን ምድር ሄዶ ከተማ ሠራ፤ ስሟንም ሎዛ ብሎ ጠራት፤ እስከ ዛሬም የምትጠራው በዚሁ ስም ነው።

²⁷የምናሴ ነገድ ግን በቤትሳን፤ በታዕናክ፤ በዶር፤ በይብለዓም፤ በመጊዶንና በየአካባቢያቸው ያሉት መንደሮች ነዋሪውን ሕዝብ ስላላሰወጡ፤ ከነዓናውያን ኑሮአቸውን በዚያው ለማድረግ ወሰኑ።²⁸ እስራኤላውያን በበረቱ ጊዜ ግን ከነዓናውያንን የጉልበት ሥራ እንዲሠሩ አስገደዱት እንጂ ፈጽሞ አላሰወጧቸውም።²⁹ እንደዚሁም የኤፍሬም ወገኖች በጌዝር የሚኖሩትን ከነዓናውያንን ማስወጣት አልቻሉም፤ ስለዚህ ከነዓናውያን በመካከላቸው እዚያው መኖርን ቀጠሉ።³⁰ ዛግብሎንም እንደዚሁ በቂድሮንና በነሀሎል የነበሩትን በመካከላቸው የቀሩትን ከነዓናውያንን አላሰወጧም፤ ነገር ግን የጉልበት ሥራ እንዲሠሩ አስገደዱት።³¹ እርሱም በዓክ፤ በሲዶን፤ በአሕላብ፤ በአክዚብ፤ በሐልባ፤ በአፌቅና በረአብ የሚኖሩትን ሕዝብ በምድሪቱ ካሉት ከነዓናውያን ጋር አብረው ኖሩ።³³ ንፍታሌምም በቤትሳሚስና በቤትሳናት የሚኖሩትን አላሰወጧም፤ ስለዚህ የንፍታሌም ነገድ በምድሪቱ ከሚኖሩት ከነዓናውያን ጋር አብረው ኖሩ፤ ይሁን እንጂ በቤትሳሚስና በቤትሳናት የሚኖሩት ለእነርሱ የጉልበት ሥራ ተገደው ይሠሩ ነበር።³⁴ የዳን ነገድ በኩረብታ ማው ምድር ብቻ እንዲወሰን እንጂ ወደ ሜዳማው አገር እንዲወርድ አሞራውያን አልፈቀዱለትም።³⁵ አሞራውያንም በሐሬ ሠራተኛውን በኤሎንና በሸዓልቢም ኑሯቸውን ቀጠሉ፤ ይሁን እንጂ የዮሴፍ ወገን በበረታ ጊዜ ተገደው የጉልበት ሥራ ከመሥራት አላመለጡም።³⁶ የአሞራውያን ድንበር አቅራቢያም መተላለፊያ እስከ ሴላዕና ከዚያም የሚያልፍ ነበር።

የእግዚአብሔር መልአክ በባህያ

2 የእግዚአብሔር መልአክ ከጌልገላ ወደ ባህያ ወጥቶ እንዲህ አለ፤ “ከግብፅ ምድር አወጣኝችሁ፤ ለቀደሙትም አባቶቻችሁ ልሰጣቸው ወደ ማልሁላቸው ምድር አመጣኝችሁ፤ እንዲህም አልሁ፤ ከእናንተ ጋር የገባሁትን ቃል ኪዳኔን አላፈርስም፤² እናንተም ከዚህች ምድር ነዋሪዎች ጋር ቃል ኪዳኔ አታድርጉ፤ መሠዋዎቻችሁንም አናርሱ፤ እናንተ ግን አልታዘዘችሁኝም፤ ይህን ያደረጋችሁት ለምንድ ነው? ³ ስለዚህ አሁንም ከፊታችሁ አሳድጄ እንደማ

1:25 ኢ.ሱ6:25
1:26 ዘፍ28:19፤ ዘ87:1፤ ሕዝ16:3
1:27 ፉ*1፤ ኢ.ሱ-11:2፤12:21፤ 17:11፤1799:21
1:28 ኢ.ሱ17:12-13
1:29 ኢ.ሱ10:33፤ 14:4፤16:10፤ መሳ5:14
1:31 ዘፍ49:13፤ ዘጥ-13:21፤ ኢ.ሱ-12:18፤ 15:44፤17:7
1:33 ኢ.ሱ15:10፤ 19:38
1:34 ዘፍ30:6፤ ዘጥ-13:29፤ መሳ10:11፤18:1፤ 14ሙ7:14
1:35 ኢ.ሱ19:42፤ መሳ8:13፤174:9
1:36 ኢ.ሱ15:3፤ 2714:7፤መዝ106:34፤ ኢ.ሳ16:1፤42:11
2:1 ፉ*5፤ ዘፍ16:7፤ 17:8፤ ዘ20:2፤ ዘሌ26:42-44፤ ዘ87:9፤11:30፤ መሳ6:8
2:2 ዘ23:24:2፤ 3. 4:12:13፤ ዘ87:2:5፤ 2ዜ5:14:3፤ ኤር7:28
2:3 ዘ101:7፤ ዘጥ-33:55፤ ኢ.ሱ 23:13
2:4 ዘፍ27:38፤ ዘ25:6፤2717:13

2:5 ፉ*1
2:7 ፉ*17
2:8 ኢ.ሱ1:1
2:9 ኢ.ሱ19:50
2:10 ዘ105:2፤ 74:8
2:11 መሳ37:12፤ 4:1፤6:1፤ 8:33፤ 10:6፤1715:26፤ 16:31፤22:53፤ 2710:18፤17:16
2:12 ዘጥ-11:33፤ ዘ84:25፤31:16፤ 32:12፤መሳ10:6፤ መዝ78:58፤ 106:36:40
2:13 መሳ37:፤ 5:8፤6:25፤8:33፤ 10:6፤14ሙ7:3፤ 31:10፤1711:85:33፤ 2723:13፤ህ9:26፤ መዝ78:56፤ ኤር 11:10
2:14 ዘ828:25፤ 31:17፤32:30፤ መሳ3:8፤ህ9:27፤ መዝ44:10፤89:41፤ 106:41፤ሕዝ34:8

ላሰወጣቸው እነግራችኋለሁ፤ ነገር ግን እነርሱ የጌን ውጋት፤ አማልክቶቻቸውም ወጥመድ ይሆኑባችኋል።”

⁴ የእግዚአብሔርም መልአክ ይህን ቃል ለእስራኤላውያን ሁሉ በተናገረ ጊዜ፤ ሕዝቡ ድምፃቸውን ከፍ አድርገው አለቀሱ፤⁵ የንን ስፍራ ቦኪም ብለው ጠሩት፤ በዚያም ለእግዚአብሔር መሥዋዕት አቀረቡ።

ያለመታዘዝ ውጤት

⁶ ኢያሱ ሕዝቡን ካሰናበተ በኋላ እያንዳንዱ የእስራኤል ነገድ ምድሪቱን ለመውረስ ወደ የርስቱ ሄደ።⁷ ኢያሱ በሕይወት በነበረበት ዘመን ሁሉ እንዲሁም ከእርሱ በኋላ እግዚአብሔር ለእስራኤል ያደረገውን ታላላቅ ነገሮች ሁሉ ያዩ አለቆች በነበሩበት ዘመን ሁሉ ሕዝቡ እግዚአብሔርን አመለከቱ።

⁸ የእግዚአብሔር አገልጋይ የነዌ ልጅ ኢያሱ በመቶ ዐሥር ዓመቱ ሞተ።⁹ እርሱም በኩረብታማው በኤፍሬም አገር በምትገኘው ከገዳስ ተራራ በስተ ሰሜን ባለቸው በራሱ ርስት ላይ በተምናሔሬስ ቀበሩት።

¹⁰ ያ ሁሉ ትውልድ ወደ አባቶቹ ከተከማቸ በኋላ እግዚአብሔርንም ሆነ እርሱ ለእስራኤል ሕዝብ ያደረገውን ነገር የማያውቅ ሌላ ትውልድ ተነሣ።¹¹ ከዚያም እስራኤላውያን በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ነገር አደረጉ፤ የበአል አማልክትንም አመለከቱ።¹² ከግብፅ ምድር ያወጣቸውን የአባቶቻቸውን ክምባክ እግዚአብሔርን ተወ። በዙሪያቸው ያሉት ሕዝቦች የሚያመልክቸውን አማልክት ተከተሉ፤ ሰገዱላቸውም። እግዚአብሔርንም አስቆጡት፤¹³ እርሱን ትተው በአልንና አስታሮትን አምልክዋልና ¹⁴ እግዚአብሔር በእስራኤል ላይ በመቆጣቱ ለሚዘርፏቸው አሳልፎ ሰጣቸው፤ በዙሪያቸው ላሉ ጠላቶቻቸው ሸጣቸው።¹⁵ እስራኤላውያን ለውጊያ በሚወጡበት ጊዜ ሁሉ እግዚአብሔር አስቀድሞ በእነርሱ ላይ እንደ ተናገረውና እንደ ማለው ይሸነፉ ዘንድ የእግዚአብሔር እጅ ትከፋባቸው ነበር፤ ከዚህም የተነሣ እጅግ ተጨነቁ።

¹⁶ እግዚአብሔርም ከእነዚህ ወራሪዎች የሚያድኗቸውን መሳፍንት⁴ አስነሣ፤¹⁷ እስራኤላውያን ግን ሌሎችን አማልክት

2:15 ዘፍ35:3፤ፍት1:13፤2ሳሙ22:7፤2ዜ5:15፤4:ኢያ5:5፤ 19:21፤20:22፤ መዝ41:18፤6:32:4 2:16 ፍት1:1፤ 14ሙ4:18፤ 7:6፤15:11፤3:2ሳሙ7:11፤ዜፍ17:10፤ መዝ106:46፤ ሐሥ13:20፤ዘ89:12፤ህ9:28
2:17 ፉ*7፤ዘ34:15፤ዘጥ-15:39፤መዝ4:2፤106:36
*5. በዚያ ማለት አልቃሽ ማለት ነው።
⁴16 በዚህም ከ17—19 ባለው ክፍል መሪ ተብሎ ሊተረጎም ይችላል።

ተከትለው አመነዘሩ፤ ሰገዱላቸውም እንጂ መሳፍንታቸውን አልሰሙም። አባቶቻቸው እግዚአብሔርን በመታዘዝ በሄዱበት መንገድ ሳይሆን፤ አባቶቻቸው የእግዚአብሔርን ሕግ በመከተል ከሄዱበት መንገድ ፈጥነው ፈቀቅ አለ።¹⁸ እግዚአብሔር መሳፍንትን ባስነሣላቸው ቍጥር ከመስፍኑ ጋር ስለሚሆን፤ እርሱ በሕይወት እስካለ ድረስ እግዚአብሔር ከጠላቶቻቸው ያድናቸው ነበር፤ ከጠላቶቻቸው ሥቃይና መከራ ሲደርስባቸው በሚጮኹበት ጊዜ እግዚአብሔር ይራራላቸው ነበር።¹⁹ መስፍኑ ከሞተ በኋላ ግን ሕዝቡ ለሎችን አማልክት በመከተል፤ እነርሱን በማገልገልና በማምለክ ከአባቶቻቸው ይልቅ ወደ ክፉ መንገድ ተመለሱ፤ ክፉ ሥራቸውንና የእልኸኝነት መንገዳቸውንም አይተውም ነበር።

²⁰ ስለዚህ እግዚአብሔር በእስራኤል ላይ እጅግ ተቈጣጥሮ እንዲህም አለ፤ “ይህ ሕዝብ ለቀደሙ አባቶቹ የሰጡትን ቃል ኪዳን ስለ ተላለፈ፤ እኔንም ስላልሰማ፤²¹ ኢያሱ በሞተ ጊዜ ከተዋቸው በምድራቱ ከነበሩት ሕዝቦች አንዳቸውንም እንኳ በፊታቸው አሳድጄ አላስወጣም።²² ይህን የማደርገውም አባቶቻቸው እንዳደረጉት ሁሉ፤ እስራኤላውያን የእግዚአብሔርን መንገድ የሚጠብቁ መሆን አለመሆናቸውን ለማወቅ እፈትናቸው ዘንድ እነርሱን መሣሪያ ለማድረግ ነው።”²³ ስለዚህ እግዚአብሔር እነዚያን ሕዝቦች በዚያው እንዲኖሩ አደረገ፤ በኢያሱ እጅ አሳልፎ በመስጠት ወዲያውኑ አሳዶ አላስወጣቸውም።

3 በዚህ ጊዜ በከነዓን ላይ በተደረጉት ጦርነቶች ተሳትፈው የማያውቁትን እስራኤላውያን ለመፈተን፤ እግዚአብሔር ባሉበት የተዋቸው ሕዝቦች እነዚህ ናቸው።² ይህን ማድረግ ቀደም ሲል በጦር ሜዳ ውለው የማያውቁትን የእስራኤል ልጆች የጦርነት ልምድ እንዲያገኙ ለማድረግ ብቻ ነው፤³ እነዚህም አሕዛብ አምስቱ የፍልስጥ ኤም ገዡች፤ ከነዓናውያን በሙሉ፤ ሲዶናውያንና ከቦአል አርሞንዲም ተራራ እስከ ሐማትስ መግቢያ ባሉት የሊባኖስ ተራሮች የሚኖሩ ኤዊያውያን ነበሩ።⁴ እነዚህ፤ እግዚአብሔር በሙሴ በኩል ለቀደሙ አባቶቻቸው የሰጠውን ትእዛዛት ማክበር አለማክበራቸውን ለማወቅ፤ መፈተኛ እንዲሆኑ እዚያው የቀሩ ነበሩ።

⁵ ስለዚህ እስራኤላውያን ከከነዓናውያን፤ ከኤጢያውያን፤ ከአሞራውያን፤ ከፊርዛውያን፤ ከኤዊያውያንና ከኢያሱሳውያን ጋር አብረው ኖሩ።⁶ እስራኤላውያን የእነዚህን

2፡18 ስዕ2፡23፤ ዘጥ10፡9፤ ዘጸ32፡36፤ 1ሳሙ7፡3፤ 2ኃገ13፡5፤ ኢሳ19፡20፤ 43፡3፤ 11፡45፤ 15፡21፤ 49፡26፤ 60፤ 16፤ 63፤ 8
2፡19 ዘፍ6፡11፤ ዘዕ32፡9፤ ዘጸ4፡16፤ 32፡17፤ መላ4፡18፤ 33፤ ነሀ9፡2፤ መዘ78፤ 57፤ ኤር 44፡3፤ 9
2፡20 ዘጸ31፡17፤ ኢሳ7፡11፤ 23፤ 16፤ 2ኃገ17፤ 15
2፡21 ኢሳ23፤ 5
2፡22 ዘፍ22፡1፤ ዘዕ15፤ 25
2፡23 መላ1፤ 1
3፡1 ዘዕ15፤ 25
3፡3 ዘፍ 10፤ 14፤ 17፤ ዘጥ13፤ 21፤ ዘዕ8፤ ዘሌ13፤ 21፤ ዘጸ3፤ 8፤ ኢሳ13፤ 3
3፡4 ዘዕ15፤ 25
3፡5 ኢሳ3፤ 10፤ 11፤ 3፤ ዕዘ9፤ 1፤ መዘ10፤ 6፤ 35

3፡6 ዘዕ34፤ 16፤ ዘጸ7፤ 3-4፤ 16፤ ዕዘ10፤ 18፤ ነሀ13፤ 23፤ ማል2፤ 11
3፡7 ዘዕ34፤ 13፤ ዘጸ4፤ 9፤ 32፤ 18፤ መላ2፤ 11፤ 13፤ 8፤ 34፤ 17፤ 16፤ 33፤ 2ዜና34፤ 7፤ መዘ78፤ 11፤ 42፤ 106፤ 7፤ ኢሳ178፤ ኤር23፤ 27
3፡8 ፋ* 10፤ ዘፍ24፤ 10፤ መላ2፤ 14፤ መዘ44፤ 12፤ ኢሳ 50፤ 15፤ 23፤ 3፡9 ፋ* 15፤ ዘጸ 28፤ 29፤ ኢሳ-15፤ 17፤ መላ6፤ 6፤ 7፤ 10፤ 10፤ 1ሳሙ-12፤ 10 ነሀ9፤ 27፤ መዘ106፤ 44፤ 107፤ 13
3፡10 ፋ* 8፤ ዘፍ10፤ 22፤ ዘጥ11፤ 25፤ መላ6፤ 34፤ 11፤ 29፤ 13፤ 25፤ 14፤ 6፤ 19፤ 15፤ 14፤ 1ሳሙ-11፤ 6፤ 16፤ 13፤ 1ኃገ18፤ 46፤ 1ዜና12፤ 18፤ 2ዜና24፤ 20፤ ኢሳ11፤ 2
3፡12 መላ2፤ 11፤ 1 ሳሙ-12፤ 9
3፡13 ዘፍ14፤ 7፤ 19፤ 38፤ መላ11፤ 16፤ 10፤ 11
3፡14 ኤር48፤ 1
3፡15 ፋ* 9፤ 16፤ 3፡16 ፋ* 15

ሴቶች ልጆች አገቡ፤ የራሳቸውንም ሴቶች ልጆች ለእነርሱ ወንዶች ልጆች ዳሩ፤ አማልክቶቻቸውንም አመለከቱ።

ጎቶንያል

⁷ እስራኤላውያን በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ድርጊት ፈጸሙ፤ እግዚአብሔር ስምሳካ ካቸውንም ረሱ፤ በአልንና አስታሮትን አመለከቱ።⁸ እግዚአብሔር በእስራኤላውያን ላይ እጅግ ተቈጣጥሮ ስለዚህ ለመስጴጦምያ ንጉሥ ለኩሰርሱቴም አሳልፎ ሰጣቸው፤ እስራኤላውያንም ስምንት ዓመት በባርነት ተገዙለት።⁹ እስራኤላውያን ወደ እግዚአብሔር በጮኹ ጊዜ ግን የካሌብን ታናሽ ወንድም የቄኤዝን ልጅ ጎቶንያልን ታዳጊ አድርጎ አስነሣላቸው።¹⁰ የእግዚአብሔር መንፈስ በእርሱ ላይ ወረደ፤ የእስራኤል መስፍንት ሆኖ ወደ ጦርነትም ወጣ። እግዚአብሔር የመስጴጦምያን ንጉሥ ኩሰርሱቴምን አሳልፎ ስለ ሰጠው ድል አደረገ።¹¹ የቄኤዝ ልጅ ጎቶንያል እስከሞተበት ጊዜ ድረስ ምድራቱ አርባ ዓመት ሰላም አገኘች።

ናዖድ

¹² እስራኤላውያን እንደ ገና በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ድርጊት ፈጸሙ፤ ይህን በማድረጋቸውም እግዚአብሔር የሞዓብ ንጉሥ ዔግሎን በእስራኤል ላይ እንዲበረታባቸው አደረገ።¹³ እርሱም አሞናውያንንና አማሌቃውያንን ካስተባበረ በኋላ፤ እስራኤልን ወግቶ የዘንባባን ዛፎች ከተማ¹⁴ ያዙ።¹⁴ እስራኤላውያንም ለሞዓብ ንጉሥ ለዔግሎን ዐሥራ ስምንት ዓመት ተገዙለት።

¹⁵ እስራኤላውያን እንደ ገና ወደ እግዚአብሔር ጮኹ፤ እግዚአብሔርም ብንያማዊውን የጌራን ልጅ ግራኙን ናዖድን ነጻ እንዲያወጣቸው አስነሣላቸው። እስራኤላውያን ናዖድን ግብር አስይዘው ወደ ሞዓብ ንጉሥ ወደ ዔግሎን ላኩት።¹⁶ እርሱም በሁለት በኩል ስለታደረገ የሆነና አንድ ክንድ ተኩል ርዝመት¹⁷ ያለው ሰይፍ አዘጋጅቶ በልብሱ ውስጥ በቀኝ ጭኑ ላይ አሰረው።¹⁷ ግብሩንም ወፍራም ለነበረው ለሞዓብ ንጉሥ ለዔግሎን አቀረበ፤¹⁸ ናዖድም ግብሩን ካቀረበ በኋላ፤ ግብር ተሸክመው

3፡17 ፋ* 15፤ ኢሳ 15፤ 27፤ መዘ73፤ 417፤ 18፤ መላ4፤ 1፤ 20፤ 16፤ 2ሳሙ8፤ 26፤ 1ኃገ4፤ 21፤ 2ኃገ17፤ 3፤ 1ዜና12፤ 2ኢሳ10፤ 1፤ መዘ68፤ 29፤ 72፤ 10፤ 89፤ 22፤ መዘ28፤ 8፤ ኢሳ 60፤ 5፤ ሆሴ10፤ 6

¹³ ወይም እስከ መግቢያው ድርስ
¹⁴ ወይም መሪ
¹⁵ ኢያሱ ነች
¹⁶ 0.5 ሜትር ያህል ነው

የመጡት ሰዎች ተመልሰው እንዲሄዱ አደረጉ።¹⁹ እርሱ ራሱ ግን ጌልጌላ አጠገብ ድንጋዮችን ተጠርቦው ከሚወጡበት አካባቢ ሲደርስ ወደ ኋላ በመመለስ ወደ ንጉሡ ሄደ። “ንጉሥ ሆይ፣ በምስጢር የምንግርህ ነገር አለኝ” አለው።

ንጉሡም፣ “ጸጥታ!” ሲል፣ አጠገቡ የነበሩት አገልጋዮች በሙሉ ትተውት ወጡ።

²⁰ንጉሡ ሰገንት ላይ ባለው ነፋሻ ዕልፍኝን ውስጥ ብቻውን ተቀምጦ ሳለ ናይድ ቀረብ ብለው፣ “ከከዘክክፍ ዘንድ ለአንተ የመጣሁት መልእክት አለኝ” አለው። ንጉሡም ከከፋኑ ተነሣ።²¹ ናይድ ግራ እጁን ሰደደ በማድረግ ሰይፍን ከደበቀበት ከቀኝ ጭኑ መዝገብ በንጉሡ ሆድ ሻጠው።²² እጅታው ሳይቀር ሰይፍ እንዳለ ሆዱ ውስጥ ገባ፣ ስለቱም በጀርባው ወጣ፣ ሞራም ስለቱን ሸፈነው። ናይድ ሰይፍን ስላልነቀለው አንጀቱ ተዘረገ።²³ ከዚያም በኋላ ናይድ በዕልፍኝ መግቢያ ወጣ፣ የዕልፍኝንም በር በንጉሡ ላይ ዘግቶ ቁለፈው።

²⁴ናይድ ከሄደ በኋላ፣ የንጉሡ አገልጋዮች ሲመጡ፣ የዕልፍኝ በር ተቆልፎ አገኙት፤ እነርሱም፣ “በውስጠኛው ክፍል እየተጸዳዳ ይሆናል” አለ።²⁵ እስኪደክማቸውም ድረስ ጠበቁ፣ ነገር ግን ንጉሡ የእልፍኝን በር ላይ በመጠቀም ሆድ ወስደው ከፈቱ፤ በዚያም ጌታቸው ሞቶ፣ በወለሉም ላይ ተዘርግቶ አገኘት።

²⁶የንጉሡ አገልጋዮች በዕልፍኝ በር ላይ ቆመው ሲጠባበቁ ናይድ ርቆ ሄደ፤ ድንጋዮች ተጠርቦው በሚወጡበት በኩል ወደ ሲርታይም አመለጡ።²⁷ ከዚያም እንደ ደረሰ፣ በኩረብታው በኤፍሬም ምድር ቀንዶ መለከቱን ሄፋ፣ እስራኤላውያንም በእርሱ መሪ ነት ከኩረብታው ላይ አብረውት ወረዱ።

²⁸እርሱም፣ “ጠላታችሁን ሞግብን እግዚአብሔር በእጃችሁ አሳልፎ ስለ ሰጣችሁ ተከተሉኝ” በማለት አዘዛቸው፤ እነርሱም ተከተለውት ወረዱ፤ ከዚያም ከዮርዳኖስ ወደ ሞግብ የሚያሻግሩትን መልካሞች በመያዝ አንድም ሰው እንዳያልፍ ከለከለ።²⁹ በዚያን ጊዜ ብርቱና ጎይለኛ የሆኑ ዐሥር ሺህ ሞግባውያንን ገደሉ፤ አንድም ሰው አላመለጠም።³⁰ በዚያን ቀን ሞግብ በእስራኤል ድል ሆነች፤ ምድሪቱም ለሰማንያ ዓመት ሰላም አገኘች።

ሰሜጋር

³¹ከናይድ በኋላ ስድስት መቶ ፍል ስጥኤማውያንን በበሬ መንጃ የገደለው የዓናት ልጅ ሰሜጋር ተነሣ፤ እርሱም እንደ

3፡20 ነገ8፡5፣ አሞ3፡15
3፡21 2ሳሙ2፡16፣ 3፡27፡20፡10
3፡24 1ሳሙ24፡3
3፡25 2ነገ2፡17፣ 8፡11
3፡27 ዘሌ25፡9፣ መሳ6፡34፣7፡18፣ 2ሳሙ2፡28፣ አሳ18፡3፣ኤር42፡14
3፡28 ዘፍ19፡37፣ ዘጥ13፡29፣አሱ2፡7፣ 24፡መሳ1፡2
3፡30 ፉ11፣ ዘፍ36፡35
3፡31 አሱ13፡2፣ 23፡10፣መሳ5፡6፣ 10፡11፣13፡1፣ 1ሳሙ5፡1፣31፣1፣ 2ሳሙ8፡1፣ ኤር25፡20፣34፣7፡1

4፡1 መሳ2፡11፣ 19፡3፣15
4፡2 ዘፍ32፡30፣ አሱ11፡1፣ 1ሳሙ12፡9፣ መዝ83፡9
4፡3 አሱ17፡16፣ መሳ10፡12፣ መዝ106፡42
4፡4 ዘፍ15፡20፣ መሳ5፡1፣7፡12፣15
4፡5 አሱ12፡9፣ 18፡25፣1ሳሙ14፡2፣ 22፡6
4፡6 ዘፍ30፡8፣ አሱ12፡22፣ 19፡22፣መሳ5፡1፣12፣ 15፡18፣6፣35፣ 1ሳሙ12፡11፣ ዕብ11፡32
4፡7 ፉ13፣ አሱ11፡1፣ መሳ1፡2፣5፡21፣ 1ነገ18፡40፣መዝ83፡9
4፡9 አሱ12፡22
4፡10 2ዘፍ 36፡3፣ ዕዝ1፡2፣አሳ41፡2፣ 42፡6፣ 45፡3፣ 46፡11፣48፡15
4፡11 ዘፍ15፡19፣ ዘጥ10፡29፣ አሱ19፡33፣24፡26፣ መሳ9፡6

ዚህ ደግሞ እስራኤልን አዳኝ።

ዲቦራ

4 ናይድ ከሞተ በኋላ እስራኤላውያን እንደ ገና በእግዚአብሔር ፊት ከፉ ድርጊት ፈጸሙ።² ስለዚህም እግዚአብሔር በሐጸር ሆኖ ይገዛ ለነበረው ለከነዓን ንጉሥ ለኢያቦስ አሳልፎ ሸጣቸው። የኢያቦስ ሰራዊት አዛዥ፣ በሐርሺትሐንይም የሚኖረው ሲሣራ ነበረ፤³ እርሱም ዘጠኝ መቶ የብረት ሠራተኞች ስለ ነበሩት እስራኤላውያንን ሃያ ዓመት እጅግ አስጨነቃቸው፤ እነርሱም ይረዳቸው ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ጮኹ።

⁴ በዚያን ጊዜ የለገሱት ሚስት ነቢዪቱ ዲቦራ በእስራኤል ላይ ፈራጅን ነበረች።⁵ እርሷም በኩረብታው በኤፍሬም ምድር፣ በራማና በቤቴል መካከል ካለው የዲቦራ ዘንባባ ዛፍ ሥር ተቀምጣ ትፈርድ ነበር፤ እስራኤላውያንም ለፍርድ ወደ እርሷ ይመጡ ነበር።⁶ ዲቦራ፣ በንፍታሌም ውስጥ ቃዴስ በተባለች ከተማ ይኖር የነበረውን የአቢኒኤምን ልጅ ባራቅን አስጠርታ እንዲህ አለችው፤ “የእስራኤል ከምሳካ እግዚአብሔር እንዲህ ሲል ያዝሃል፤ “ተነሣ፣ ከንፍታሌምና ከዛብሎን ዐሥር ሺህ ሰዎች ይዘህ ወደ ታቦር ተራራ ውጣ፤ ጎእኔም የኢያቦስን ሰራዊት አዛዥ ሲሣራን ከሠረገሎቹና ከሰራዊቱ ጋር ቂሶን ወንዝ እንዲመጣ አነሣላለሁ። በእጅህም አሳልፎ እስጥሃለሁ።”

⁸ ባርቅም፣ “አብረሽኝ የምትሄጃ ከሆነ እሄዳለሁ፤ አብረሽኝ የማትሄጃ ከሆነ ግን አልሄድም” አላት።

⁹ ዲቦራ መልሳ፣ “ይሁን እሺ፣ መሄዱን አብራህ^ሐ እሄዳለሁ፤ በዚህ ሁኔታ የምትሄድ ከሆነ ግን ክብሩ ለአንተ አይሆንም፤ እግዚአብሔር ሲሣራን ለሴት አሳልፎ ይሰጣልና” አለችው። ስለዚህ ዲቦራ ከባርቅ ጋር ወደ ቃዴስ ሄደች።¹⁰ በዚያም ባርቅ ለዛብሎንና ለንፍታሌም ሰዎች ጥሪ አስተላለፈ፤ ዐሥር ሺህ ሰዎች ተከተሉት፤ ዲቦራም አብረው ሄደች።

¹¹ በዚያን ጊዜ ቄናዊው ሔቤር፣ ዐማች የአባብ ልጆች ከሆኑት ከሌሎቹ ቄናውያን ተለይቶ በቃዴስ አጠገብ ጸዕናይም ከተባለ ቦታ ከሚገኘው ትልቅ ወርካ ጥግ ድንኳኑን ተክሎ ነበር።

^ሐ19 በዚህና በፉጥር26 ላይ ግዳት ተብሎ ሊተረጎም ይችላል።

^ገ20 የዕብራይስጡ ሐረግ ትርጉም በትክክል አይታወቅም።

²23 የዕብራይስጡ ቃል ትርጉም በትክክል አይታወቅም።

^ሐገ በትውፊት መሳፍንት ማለት ነው

^ሐ9 ወይም፣ ነገር ግን ልትሄድ ወደ ዐቀድከበት ስፍራ

¹²የአባላትም ልጅ ባርቅ ወደ ታቦር ተራራ መሄዱን ሲነገሩ በሰማ ጊዜ፤ ¹³ዘጠኝ መቶ የብረት ሠረገሎችንና ከአራት ሐጎይም እስከ ቂሶን ወንዝ ያለውን ሰራዊቱን በሙሉ አሰባሰበ።

¹⁴በዚህ ጊዜ ዲቦራ ባርቅን፤ “ተነሣ! እኛ ዘአብሔር ሲነገሩን በእጅህ አሳልፎ የሰጠ ባት ቀን ይህች ናት፤ እነሆ እግዚአብሔር በፊትህ ቀድሞ ወጥቶአል” አለችው። ስለዚህ ባርቅ ዐሥር ሺህ ሰዎችን አስከትሎ ከታቦር ተራራ ወረደ። ¹⁵እግዚአብሔር ሲነገሩንና ሠረገሎቹን ሁሉ በባርቅ ፊት በሰይፍ ስለት እጅግ ተሸንፈው ወደ ኋላ እንዲያፈገፍጉ አደረገ፤ ሲነገሩም ከሠረገላው ወርዶ በእግሩ ሸሸ። ¹⁶ባርቅ ግን የሲነገሩን ሠረገሎችና ሰራዊቱን እስከ አራት ሐጎይም ድረስ አሳ ደጃቸው፤ የሲነገሩ ሰራዊት በሙሉ በሰይፍ ወደቀ፤ በሕይወት የተረፈ አንድም ሰው አልነበረም።

¹⁷በሐጸር ንጉሥ በኢያቡስና በቄናዊው በሔቤር ጌሣ መካከል መልካም ግንኙነት ስለ ነበር ሲነገሩ በእግሩ ሸሸቶ የቄናዊው የሔቤር ሚስት ወደ ሆነችው ወደ ኢያዔል ድንኳን ሮጠ።

¹⁸ኢያዔልም ወጥታ ሲነገሩን ተቀበለች ወና፤ “ጌታዬ፤ ወደ ውስጥ ግባ፤ ፈጽሞ አትፍራ” አለችው፤ ሲነገሩም ወደ ድንኳኗ ገባ፤ እርሷም በልብሷ ሸፍና ደበቀችው።

¹⁹ሲነገሩም፤ “ጠምቶኛልና እባክሽን ውሃ አጠጪኝ” አላት፤ እርሷም የውተት ጮጮውን ከፍታ የሚጠጣውን ሰጠችው፤ እንደገናም ሸፈነችው።

²⁰እርሱም፤ “በድንኳኑ በር ላይ ቁሚ፤ ማንም ሰው መጥቶ፤ ‘እዚህ ሰው አለ?’ ቢልሽ፤ ‘የለም በይ’ አላት።

²¹የሔቤር ሚስት ኢያዔል ግን ሲነገሩ ደክሞ፤ ከባድ እንቅልፍም ወስዶት ሳለ፤ የድንኳን ካስማና መደሻ ይዛ በቀስታ ወደ እርሱ ቀረበች፤ ከዚያም ካስማውን በመ ደሻ ጆሮ ግንዱ ላይ መትታ ከመሬት ጋር ሰፋችው፤ እርሱም ሞተ።

²²ባርቅ ሲነገሩን በመከታተል ላይ ስለ ነበር ከዚያ ሲደርስ፤ ኢያዔል ከድንኳኗ ወጥታ “ና፤ የምትፈልገውን ሰው አሳይሃለሁ” አለችው፤ ስለዚህ ከእርሷ ጋር ወደ ድንኳንዋ ገባ፤ ሲነገሩም በጆሮ ግንዱ ላይ ካስማ እንደ ተመታብት ሞቶ ተዘርሮ ነበረ።

²³በዚያች ዕለት ስግዚአብሔር የከነዓንን ንጉሥ ኢያቡስን በእስራኤላውያን ፊት እንዲሸነፍ አደረገው፤ ²⁴ከነዓናዊውን ንጉሥ ኢያቡስን እስኪደመስሱ ድረስ የእስራ

4፡12 ኢሱ19፡22
4፡13 ቀ*7፤
ኢሱ17፡16፤መጻ5፡19
4፡14 ዘጸ9፡3፤
መጻ1፡2፤1ጳሙ8፡20
፤2ጳሙ5፡24፤
መገ68፡7
4፡15 ዘዐ14፡24፤
መገ18፡14
4፡16 ዘዐ14፡28፤
መገ83፡9
4፡17 ቀ*18፡21፤
22፤ ዘፍ15፡19፤
ኢሱ11፡1፤
መጻ5፡6፤24
4፡18 ቀ*17
4፡19 ዘፍ18፡8
4፡21 ቀ*17፤
ዘፍ2፡21፤15፤12፤
መጻ5፡26፤
1ጳሙ26፡12፤
ኢሳ29፡10፤ ዮፍ1፡5
4፡22 ቀ*17፤
መጻ5፡27
4፡23 ኢሱ11፡1፤
ነጻ9፡24፤መገ18፡47፤
144፡2
4፡24 መገ83፡9፤
106፡43

5፡1 ዘዐ15፡1፤
መጻ4፡4፤6፤
መገ132፡7
5፡2 ቀ*9፤
2ዜና17፡16፤
መገ110፡3
5፡3 ዘዐ15፡1፤
መገ27፡6
5፡4 ዘዐ13፡21፤
ዘጥ24፡18፤ዘጸ33፡2፤
2ጳሙ22፡8፤መገ18፡7፤
68፡8፤77፡17፤1፤
82፡5፤ኢሳ2፡19፤
21፡13፤13፤24፤18፤
64፡3፤ኢር10፡10፤
50፡46፤51፡29፤
ኢል3፡16፤
ናግ1፡5፤ዕጌ3፡6
5፡5 ዘዐ19፡18፤
መገ29፡6፤46፡3፤
77፡18፤114፡4፤
ኢሳ64፡3
5፡6 ዘል26፡22፤
መጻ3፡31፤4፤17፤
መገ125፡5፤
ኢሳ33፡8፤59፡8
5፡7 መጻ4፡4
5፡8 ቀ*11፤
ዘጥ 5፡7፤ዘጸ32፡17፤
ኢሱ2፡5፤መጻ2፡13
5፡9 ቀ*2
5፡10 ዘፍ49፡11፤
መጻ12፡14
5፡11 ቀ*8
1ጳሙ 12፡7፤
ጻገ9፡16፤ጫ16፡5

ኤላውያን ክንድ እየበረታ ሄደ።

የዲቦራ መዝሙር

5 በዚያን ዕለት ዲቦራና የአባላትም ልጅ ባርቅ ይህን ቅኔ ተቀኙ፤

²“በእስራኤል ያሉ መሳፍንት ሲመሩ፤ ሕዝቡም በፈቃዱ ራሱን ሲያስገዛ፤ እግዚአብሔርን አመስግኑ

³“እናንት ነገሥታት ይህን ስሙ፤ ገዢዎችም አድምጡ፤ ለእግዚአብሔር እዘምራለሁ፤ ደግሜም ለእስራኤል ስምዓክ ለእግዚአብሔር እቀኛለሁ።

⁴“እግዚአብሔር ሆይ፤ ከሴይር በወጣህ ጊዜ፤ ከኤዶም ምድርም በተነሣህ ጊዜ፤ ምድር ተንቀጠቀጠች፤ ሰማያትም ዝናብ አዘነቡ፤ ደመናዎችም ውሃ አፈሰሱ።

⁵ተራሮች በሲና ስምዓክ በእግዚአብሔር ፊት፤ በእስራኤልም ስምዓክ በእግዚአብሔር ፊት ተናወጡ።

⁶“በዓናት ልጅ በሰሜጋር ዘመን፤ በኢያዔል ጊዜ መንገዶች ባድማ ሆኑ፤ ተጓዦችም በጠመዝግዛ መንገድ ሄዱ።

⁷ለእስራኤል እናት ሆኜ እኔ ዲቦራ እስክንሃ ድረስ በእስራኤል ያለው የከተማ ኑሮ አበቃለት፤

⁸አዳዲስ አማልክትን በተከተሉ ጊዜ፤ ጦርነት እስከ ከተማው በር መጣ፤ ጋሻም ሆነ ጦር፤

በአርባ ሺህ እስራኤላውያን መካከል አልተገኘም።

⁹ልቤ ከእስራኤል መሳፍንት፤ ፈቃደኞችም ከሆኑ ሰዎች ጋር ነው፤ እግዚአብሔር ይመስገን።

¹⁰“እናንት በነጫጭ አሆኑ የምትጋልቡ፤ በባለ ግላስ ኮርቻ ላይ የምትቀመጡ፤ በመንገድ ላይ የምትጓዙ፤ በውሃ ምንጮች ዙሪያ ያለውን፤

¹¹የዝማሬ ድምፅ ስሙ። ይህም የእግዚአብሔር የጽድቅ ሥራ፤ ጦረኞቹም በእስራኤል ያደረጉትን ያስታውሳል።

“ከዚያም የእግዚአብሔር ሕዝቦች፤ ወደ ከተማዬቱፀ በሮች ወረዱ፤

¹² ወይም ከምዘራው ዝማሬ ጋር ተብሎ ሊተረጎም ይችላል
¹⁷ ወይም አገኛ ተብሎ ሊተረጎም ይችላል።
¹¹ ወይም ቀስተኞች ተብሎ ሊተረጎም ይችላል።
¹¹ ወይም ወደመንገዶቹ ተብሎ መተርጎም ይቻላል።

12፡ዲቦራ ሆይ፤ ንቂ፤ ንቂ፤ ንቂ፤ ንቂ፤ ንቂ፤ ቅኔም ተቀኚ፤
 የአበኒኢል ልጅ ባራቅ ሆይ፤ ተነሣ፤
 ምርኮኞችህንም ማርከህ ውስድ' አሉ።

13የቀሩትም ሰዎች፤
 ወደ መኳንንቱ ወረዱ፤
 የእግዚአብሔር ሕዝብ፤
 እንደ ኅይል ጦረኛ ወደ እኔ መጣ።

14መሠረታቸው ከአማሌቅ የሆነ አንዳንዶች
 ከኤፍሬም መጡ፤
 ብንደም አንተን ከተከተሉ ሰዎች ጋር
 ነበር፤

የጦር አዛዥነት ከማኪር፤
 የሥልጣን በትር የያዙም ከዛብሎን
 ወረዱ።

15የይሳኮር መሳፍንት ከዲቦራ ጋር ነበሩ፤
 ይሳኮርም ራሱ ወደ ሸለቆው ከጳዋላ
 በመከተል፤ ከባርቅ ጋር ነበረ።
 በሮቤል አውራጃዎች፤ ብዙ የልብ
 ምርምር ነበር።

16በበንች ጉረኖስ መካከል ለምን ተቀመጥህ?
 መንገድን የሚጠራውን ፋጨት ለመስማት
 ነውን?
 በሮቤል አውራጃዎች፤ ብዙ የልብ
 ምርምር ነበር።

17ገለጻድ ከኮርዳኖስ ማዶ ተቀመጠ፤
 ዳን ለምን በመርከብ ውስጥ ዘገየ?
 አሲር በጠረፍ ቀረ፤
 በባሕሩ ዳርቻም ተቀመጠ።

18የዛብሎን ሰዎች ሕይወታቸውን
 አሳልፈው ሰጡ
 የንፍታሌም ሰዎች እንደዚሁ በምድሪቱ
 ኩረብታዎች አደረጉ።

19“ነገሥታት መጡ፤ ተዋጉም፤
 የከነዓን ነገሥታት፤ በመገደ ውሆች”
 አጠገብ በታዕናክ ተዋጉ፤
 ብርም ሆነ ሌላ ምርኮ ተሸክመው
 አልሄዱም።

20ከሰማይት ከዋክብት ተዋጉ፤
 በአካሄዳቸውም ሲሣራን ገጠሙት።

21ጥንታዊው ወንዝ፤ የቂሶን ወንዝ፤
 የቂሶን ወንዝ ጠርጌ ወሰዳቸው፤
 ነፍሱ ሆይ፤ በኅይል ገሥግሺ!

22የፈረሶች ኩቱ ድምፅ በኅይል ተሰማ፤
 ጋለቡ፤ በኅይልም ፈጥነው ጋለቡ።

23የእግዚአብሔር መልአክ፤ ‘ሜሮዝን
 ርገሙ፤’
 ‘ሕዝቧንም አብራችሁ ርገሙ፤
 ከኅያላን ሰልፍ እግዚአብሔርን
 ለመርዳት፤
 በእግዚአብሔርም ጌን ለመቆም አልመ

5፡12 መፋ4፡4፡6፤
 መግ44፡23፡57፡8፤
 68፡18፤
 ኢሳ51፡9፡17፤
 ኤፌ4፡8
 5፡14 ዘፍ41፡52፤
 50፡23፤
 ዘኁ34፡21፤
 መሳ1፡29፡3፡13
 5፡15 ዘፍ30፡18፤
 መፋ4፡4፡6
 5፡16 ዘፍ49፡14፤
 ዘኁ32፡1
 5፡17 ኢሱ12፡2፤
 17፡7፡19፡29
 5፡18 ዘፍ30፡8፡20፤
 መፋ4፡6፤
 መግ68፡27
 5፡19 ቀ*30፤
 ኢሱ11፡5፤
 12፡21፤መፋ4፡13፤
 ራእ16፡16
 5፡20 ኢሱ10፡11
 5፡21 መፋ4፡7፤
 ኢሱ1፡6
 5፡22 ኤር8፡16
 5፡24 ዘፍ15፡19፤
 መፋ4፡17፡ሉቃ1፡42

5፡25 ዘፍ18፡8
 5፡26 መፋ4፡21
 5፡27 መፋ4፡22
 5፡28 ኢሱ2፡15፤
 ዘግ7፡6
 5፡30 ቀ*19፤
 ዘ05፡9፤
 1፡ሳመ*30፡24፤
 2፡ሳመ*1፡24፤
 መግ45፡14፡68፡12፤
 ሕግ16፡10
 5፡31 ዘኁ10፡35፤
 መሳ3፡11፤
 2፡ሳመ*18፡32፤
 23፡4፡ኢዮ37፡21፤
 መግ119፡4፡89፡36፤
 ኢሳ18፡4
 6፡1 ዘፍ25፡2፤
 መሳ2፡11
 6፡2 1፡ሳመ*13፡6፤
 ኢዮ24፡8፡ኢሳ2፡19፤
 5፡30፡8፡21፡26፡16፤
 37፡3፡ኤር41፡9፤
 48፡28፡49፡8፡30፤
 ፀሐ11፡38
 6፡3 ዘፍ25፡6፤
 ዘኁ13፡29፤
 ኢሳ 11፡14፤
 ኤር49፡28
 6፡4 ዘፍ10፡19፤
 ዘሌ26፡16፡ዘ፳28፡30፤
 51፡ኢሳ10፡6፤
 39፡6፤ 42፡22

ጡምና' አለ።

24የቄናዊው የሔቤር ሚስት ኢያዴል፤
 ከሴቶች ሁሉ የተባረከች ትሁን፤
 በድንኳን ከሚኖሩ ሴቶች ሁሉ
 የተባረከች ትሁን።

25ውሃ ለመነ፤ ወተት ሰጠችው፤
 ለመኳንንት በሚገባ ዕቃ፤ እርሷ
 አቀረበችለት።

26እጃዋ ካስማ ያዘ፤
 ቀኝ እጃም የሠራተኛ መዶሻ ጨበጠ፤
 ሲሣራን መታችው፤ ራሱንም ተረከከችው፤
 ክፉኛ ወጋችው፤ ጆሮ ግንዱን በሳችው።

27በእግሯ ሥር ተደፋ፤ ወደቀ፤
 በዚያም ተዘረረ፤ በእግሯ ሥር ተደፋ፤
 ወደቀ፤ በተደፋበት በዚያ ወደቀ፤
 ሞተም።

28“የሲሣራ እናት በመስኮት ተመለከተች፤
 በዐይነ ርግቡ ቀዳዳም ጮኻ ተጣራች፤
 ‘ለምን ሠረገላው ሳይመጣ ዘገየ?
 የሠረገሎቹስ ድምፅ ለምን ጠፋ?’ አለች።

29ብልሃተኞች ወይዛዝርቷም መለሱላት፤
 እርሷ ግን ለራሷ እንዲሁ አለች፤

30ምርኮ አግኝተው እየተከፋፈሉ፤
 እያንዳንዱም ሰው አንዲት ወይም
 ሁለት ልጃገረዶች እየወሰደ
 አይደለምን?
 ይህ ሁሉ ምርኮ፤ በቀለም ያጌጡ ልብሶች
 ለሲሣራ ደርሰውት፤
 በጌጣጌጥ የተጠለፉ ልብሶች ለአንገቱ
 ይዘልኝ እየመጣ አይደለምን?”

31“እግዚአብሔር ሆይ፤ ጠላቶችህ ሁሉ ይጥፉ፤
 አንተን የሚወዱ ግን፤ የንጋት ፀሐይ
 በኅይል እንደሚወጣ እንዲያ
 ይሁኑ።”
 ከዚያም በኋላ ምድሪቱ ለአርባ ዓመት
 ሰላም አገኘች።

ጌዴዎን

6 እንደ ገና እስራኤላውያን በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ድርጊት ፈጸሙ፤ እግዚአብሔርም ለምድያማውያን አሳልፎ ሰጣቸው፤ እነርሱም ሰባት ዓመት ገዟቸው። ጌዴ ራኤላውያን የምድያማውያን ኅይል ስለበረታባቸው በየዋሻውና በየምሽጉ፤ በየተራራው ጥግ መሸሸጊያ ስፍራ አበጁ። ጌዴ ራኤላውያን ዘር በሚዘሩበት ጊዜ ሁሉ ምድያማውያን፤ አማሌቃውያንና ሌሎች የምሥራቅ ሕዝቦች መጥተው አገሩን ይወዱ ነበር። ጌዴ ራኤላውያንም በምድሪቱ ላይ ሰፍረው እስከ ጋዘ ያለውን ሰብል በማጥፋት አንዳችም የእህል

*16 ወይም በኮርቻ 4ይ ተብሎ መተርጎም ይቻላል።

ዘር አያስተርፉም፤ የበግም ሆነ የከብት ወይም የአህያ መንጋ አይተወም ነበር። ስከብቶቻቸውን ድንኳኖቻቸውን ይዘው ሲመጡ ልክ የአንበሳ መንጋ ይመስሉ ነበር፤ ሰዎቹንም ሆነ ግመሎቻቸውን ለመቀጠር አዲጋች ሲሆን፤ የሚመጡትም ምድራቱን ለማጥፋት ነበር። ምድያማውያን እስራኤላውያንን ችግር ላይ ስለጣሏቸው፤ ይረዳቸው ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ጮኹ።

፲፱ምድያማውያን ጥቃት የተነሣ እስራኤላውያን ወደ እግዚአብሔር ጮኹ፤ እግዚአብሔር አንድ ነቢይ ላከላቸው፤ እርሱም እንዲህ አለ፤ “የእስራኤል ስምዒት እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፤ ከባርነት ቤት ከግብፅ ምድር ያወጣችሁ እኔ ነኝ። ፱ከግብፃውያን እጅታደግኳችሁ፤ ከሚያስጨንቋችሁ ሁሉ አዳንኳችሁ፤ እነርሱንም ከፊታችሁ አሳድጄ አስወጣኳቸው፤ ምድራቸውንም ሰጠኳችሁ።¹⁰ እናንተንም፤ እኔ እግዚአብሔር ስምዒትክ ነኝ፤ በምድራቸው ላይ የምትኖሩባቸው የአሞራውያንን አማልክት አታምልኩ አልኳችሁ፤ እናንተ ግን አሳዳመጣችሁኝም።”

፳፱ እግዚአብሔር መልአክ የፍራ ወደ ምትባል መንደር መጥቶ፤ በአቢዒዝራዊው በአዮአስ ዕርሻ ውስጥ በሚገኝ በአንድ የባለጥ ዛፍ ሥር ተቀመጠ፤ የአዮአስም ልጅ ጌዴዎንን ምድያማውያን እንዲያዩበት ደብቆ በወይን መጭመቂያው ስፍራ ሰንዴውን ይወቃ ነበር።¹² እግዚአብሔር መልአክ ተገልጦ፤ “አንተ ኅያል ጠረኛ! እነሆ፤ እኛ ሚካኤል ከአንተ ጋር ነው” አለው።

፳፲፱ ጌዴዎን መልሶ፤ “ጌታዬ ሆይ፤ እኛ ሚካኤል ከእኛ ጋር ከሆነ ይህ ሁሉ እንዴት ሊደርስብን ይችላል? እግዚአብሔር ከግብፅ ምድር አውጥቶናል፤ በማለት አባቶቻችን የነገሩን ታምራት የት አለ? አሁን ግን እግዚአብሔር ትቶናል፤ በምድያማውያንም እጅ አሳልፎ ሰጥቶናል” አለው።

፳፳ በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር ወደ እርሱ ዘወር ብሎ፤ “ሂድ፤ ባለህ ኅያል እስራኤላውያንን ከምድያማውያን እጅ ነጻ እንድታወጣ የምልክህ እኔ አይደለሁምን? አለው።”

፳፳፱ ጌዴዎንም፤ “ጌታ ሆይ፤ የእኔ ጌግ ከምናሴ ነገድ እጅግ ደካማ ነው፤ ከቤተሰቤም እኔ የመጨረሻ ነኝ፤ ታዲያ እንዴት እኔ እስራኤልን ላድን እችላለሁ?” አለ።

፳፳፻ እግዚአብሔርም፤ “በርግጥ እኔ ከአንተ ጋር እሆናለሁ፤ ምድያማውያንንም እንደ አንድ ሰው አድርገህ ትመታቸዋለህ” አለው።

፳፴፱ ጌዴዎን እንዲህ ብሎ መለሰ፤

6፥5 ዘ፳28፥42፣ መፀ8፥10፣አ፳21፥7፣ 60፥6፣ኢር49፥32
6፥6 መፀ43፥9
6፥7 መፀ43፥9
6፥8 ዘ፳18፥15፣ ኢሱ24፥17፣ መፀ42፥1፣1፣ነገ20፥13፣ 22፥2፣ነገ17፥13፥23፣ ነፃ9፥29፣ኢዮ36፥10፣ ኤር25፥5፣ ሕዝ18፥30-31
6፥9 ዘዮ10፥9፣ መገ14፥2፣136፥24
6፥10 ዘፀ20፥5፣ ኢሱ24፥15
6፥11 ፋ፳29፣ ዘፍ6፥7፣ዘዮ26፥30፣ ኢሱ18፥23፣ መፀ7፥1፣14፥8፣1፥13፣ 29 ፣ፋ፳2፥173፥2፣ 1፣ሳጦ፥23፥1፣ 1ዜ5 ፥21፥20፣ ነፃ13፥ 15፣ ኢሳ16፥10፣ 63፥3፣ ሰቆ1፥15፣ ኢል3፥13፥ፅዝ11፥ 32
6፥12 ኢሱ1፥5፣ መፀ11፥1፣ፋ፳2፥4፣ 1፣ሳጦ፥10፥7፣ መገ 129፥8
6፥13 ዘ፳31፥17፣ ኢሱ3፥5፣2ፀጦ፥7፣22፣ መገ14፥1፣ 78፥3
6፥14 ፋ፳36፣ መፀ10፥1፣2፣ነገ14፥27 ፣ፅፀ11፥34
6፥15 1፣ሳጦ፥9፥21፣ ኢሳ60፥22
6፥16 ዘፀ3፥12፣ ዘዮ14፥43፣ኢሱ1፥5
6፥17 ፋ፳36-37፣ ዘፍ24፥14፣ዘፀ3፥12፣ 4፥8
6፥19 ዘፍ18፥7-8፣ ዘሌ19፥36፣ መፀ13፥15
6፥20 መፀ13፥19
6፥21 ዘፀ4፥2፣ ዘሌ9፥24
6፥22 ዘፍ32፥30፣ መፀ13፥16፥21፥22
6፥23 ዘፍ16፥13፣ ዘ፳5፥26፣፳7፥10፣19
6፥24 ዘፍ22፥14፣ ኢሱ18፥23
6፥25 ፋ፳26፣ 28፥30፣ዘፀ34፥13፣ መፀ2፥13
6፥26 ዘፍ8፥20

“አሁን በፊትህ ሞገስ አግኝቼ ከሆነ በርግጥ የምታነጋግረኝ አንተ ራስህ ለመሆንህ ምልክት ስጠኝ፤¹⁸ ተመልሼ እስክመጣ፤ መሥዋዕቱንም አምጥቼ በፊትህ እስካቀርብ ድረስ እባክህ አትሂድ።”

እግዚአብሔርም፤ “እስክትመለስ እጠብቅሃለሁ” አለው።

፳፱ ጌዴዎን ወደ ቤቱ ሄደ፤ የፍየል ጠባቂትም ዐረደ፤ አንድ ኢፍ መስፈሪያ ዱቄት ወስዶ እርሾ ያልገባበት ቂጣ ጋገረ። ሥጋውን በቅርጫት፤ መረቁን በምንቸት ይዞ በመምጣት በባለጥ ሥር ለተቀመጠው አቀረበለት።

፴፱ እግዚአብሔር መልአክ፤ “ሥጋውንና ዕርሾ ያልገባበትን ቂጣ ወስደህ፤ በዚያ ዐለት ላይ አኑር፤ መረቁንም በሥጋውና በቂጣው ላይ አፍስስ” አለው፤ ጌዴዎንም እንደ ታዘዘው አደረገ።²¹ መልአኩም በያዘው በትር ጫፍ ሥጋውንና ቂጣውን ነካ፤ ከዐለቱም እሳት ወጥቶ ሥጋውንና ቂጣውን በላ፤ ከዚያም የእግዚአብሔር መልአክ ተሰወረ።²² ጌዴዎን ያየው የእግዚአብሔር መልአክ መሆኑን ባወቀ ጊዜ፤ “ልዑል እግዚአብሔር ሆይ፤ የእግዚአብሔር ርጅ መልአክ ፊት ለፊት አይቻሉና ወዮልኝ” አለ።

፳፳ እግዚአብሔርም፤ “ሰላም ለአንተ ይሁን፤ አትፍራ፤ አትሞትም” አለው።

፳፳፱ ጌዴዎንም በዚያ ለእግዚአብሔር መሠዋዊ ዓራ፤ ስሙንም “እግዚአብሔር ሰላም ነው” ብሎ ጠራው፤ ይህ መሠዋዊ የአቢዒዝራውያን ይዘታ በሆነው በየፍራ ዛሬም ቆሞ ይታያል።

፳፳፻ በዚያች ሌሊት እግዚአብሔር ጌዴዎንን እንዲህ አለው፤ “ከአባትህ መንጋ ሰባት ዓመት የሆነውን፣ ሁለተኛውን ወይ ፈን ውሰድ፤ አባትህ ለበአል የሠራውን መሠዋዊ አፍርስ፤ በአጠገቡ የአሽራን ዐምድ ሰባብረህ ጣል።²⁶ በዚህ ፍርስራሽ ጉብታ ላይ በስምዒት ለእግዚአብሔር የሚገባውን መሠዋዊ ሥራ። ሰባብረህ በጣልኸው የአሽራ ምስል ዐምድ ሁለተኛውን፣ ወይፈን ወስደህ የሚቃጠል መሥዋዕት አድርገህ አቅርበው።”

፳፳፻፱ ጌዴዎን ከአገልጋዮቹ ዐሥር ሰዎች ወስዶ እግዚአብሔር እንዳዘዘው አደረገ፤

¹⁸ 19 22 ሊትር ያህል ነው።
²⁵ ወይም፤ ከአባትህ መንጋ በደንብ ያደገውን ኮርማ ወሰድ
²⁶ በዚህም ሆነ በመጽሐፉ ክፍሎች ሁሉ የአሽራን ምስል ጣዖት የሚያመለክት ነው።
²⁶ ወይም፤ የድንጋይ ካብ
²⁶ ወይም፤ የደረሰ

ቤተ ሰቡንና የከተማውን ሰው ስለ ፈራ ይህን ያደረገው ቀን ሳይሆን ሌሊት ነበር።

²⁸ሌሊቱ ነግቶ የከተማው ሕዝብ ከመኝታው ሲነሣ፤ የበአል መሠዊያ ፈርሶ በአጠገቡ የቆመው የአሼራ ምስል ተሰባብሮ፤ አዲስ በተሠራው መሠዊያ ላይ ሁለተኛው ወይሬን ተሠውቶ ነበር።

²⁹እነርሱም፤ “ይህን ያደረገ ማን ነው?” በማለት እርስ በርሳቸው ተጠያቂቁ።

ነገሩን በጥብቅ ሲከታተሉም፤ “የኢዮአስ ልጅ ጌዴዎን መሆኑን ደረሱበት።”

³⁰የከተማዬቱም ሰዎች ኢዮአስን፤ “የበአልን መሠዊያ ያፈረሰና በአጠገቡ የቆመውን የአሼራን ምስል ዐምድ የሰበረው ልጅህ በመሆኑ መሞት ስለለበት አውጣልን አሉት።”

³¹በዚህ ጊዜ ኢዮአስ በቀጣ ለገራሎውና በዙሪያው ለነበረው ሕዝብ እንዲህ አለ፤ “ለበአል ትግሉ ታላቅሁን? ልታድኑትስ ትሞክራላችሁን? ለእርሱ የሚሟገትለት ቢኖር እስከ ጠዋት ይሙት! እንግዲህ በአል በእርግጥ አምላክ ከሆነ መሠዊያውን ሲያፈርሱበት ራሱን ሊከላከል ይችላል።” ³²ስለዚህም፤ “መሠዊያውን አፍርሶበታልና ራሱ በአል ይሟገተው” ሲሉ በዚያ ዕለት ጌዴዎንን፤ “ይሩበአል” ብለው ጠሩት።

³³በዚህ ጊዜ ምድያማውያን ሁሉ፤ አጣ ሊቃውንትና ሌሎች የምሥራቅ ሕዝቦች ኅይላቸውን አስተባብረው የዮርዳኖስን ወንዝ በመሻገር በኢይዝራኤል ሸለቆ ሰፈሩ። ³⁴በዚያም የእግዚአብሔር መንፈስ በጌዴዎን ላይ ወረደ፤ እርሱም መለከት ነፋ፤ አቢዔ ዝራውያን እንዲከተሉት ጠራቸው። ³⁵እንዲሁም በመላው የምናሴ ምድር መልእክተኞቹን ልኮ እንዲከተሉት ጥሪ አደረገ፤ ደግሞ የአሴር፤ የዛብሎንና የንፍታሌም ሰዎች ወጥተው እንዲገጥሟቸው መልእክተኛ ላከባቸው።

³⁶ጌዴዎን ስግዚአብሔርን እንዲህ አለው፤ “በተናገርኸው መሠረት እስራኤላውያንን በእጄ የምታድናቸው ከሆነ፤ ³⁷እነሆ፤ የበግ ጠገኑር ባዘቶ በዐውድማው ላይ አኖራለሁ። ምድሩ በሙሉ ደረቅ ሆኖ ባዘቶ ላይ ብቻ ጤዛ ቢኖር፤ እንዳልኸው እስራኤላውያንን በእኔ እጅ እንደምታድናቸው ዐውቃለሁ።” ³⁸እንደዚህ ሆነ፤ ጌዴዎን በማግስቱ ጠዋት ማልዶ ተነሣ፤ ባዘቶውንም ሲጨምቅ የወጣው ውሃ አንድ ቁሬ ሞላ።

³⁹በዚያም ጌዴዎን ስግዚአብሔርን እንዲህ አለው፤ “እባክህ አትቁጣኝ፤ አንዲት ጥያቄ እንደ ገና ልጠይቅ። በጠገኑር ባዘቶ ላይ ሌላ ሙከራ እንዳደርግ ፍቀድልኝ፤ በዚህ ጊዜ ምድሩ ሁሉ በጤዛ ተሸፍኖ ባዘቶው ደረቅ

6:28 ቍ30፣ 1፣716:32፣ 2፣721:3
6:29 ቍ11
6:30 ቍ28
6:31 ሳሙ24:15፣ መግ14:31፣ ኤር30:13
6:32 መግ47:1፣ 8:29:35:9:11፣ 1፣4ሙ:12:11
6:33 ዘፍ25:6፣ ዘፕ:13:29፣ ኢሱ:15:56፣ ሕዝ25:4፣ሆሴ1:5
6:34 ኢሱ6:20፣ 17:2፣መግ43:10:27
6:35 ኢሱ17:7፣ መግ4:6:7:23
6:36 ቍ14
6:37 ዘፍ24:14፣ ዘፕ:18:27፣ 2፣4ሙ:6:6:24:16፣ ኢዮ31:20
6:39 ዘፍ18:32
6:40 ዘፀ4:3-7፣ ኢሳ38:7

ይሁን።” ⁴⁰በዚያች ሌሊት ስግዚአብሔር እንደ ተጠየቀው አደረገ፤ ምድሩ በሙሉ በጤዛ ሲሸፈን፤ ባዘቶው ብቻ ደረቅ ሆነ።

ጌዴዎን ምድያማውያንን ድል አደረገ

7ይሩበአል የተባለው ጌዴዎን፤ ከእርሱም ጋር የነበሩት ሰዎች ሁሉ በጠዋት ተነሥተው በሐሮድ ምንጭ አጠገብ ሰፈሩ። የምድያማውያንም ሰፈር እስራኤላውያን ከሰፈሩበት በስተ ሰሜን በኩል፤ በሞሬ ኩረብታ አጠገብ በሸለቆው ውስጥ ነበር። ²እግዚአብሔር ጌዴዎንን እንዲህ አለው፤ “ምድያማውያንን በእጃቸው አሳልፌ እንዳልሰጥ አብረውህ ያሉት ሰዎች በጣም ብዙ ናቸው፤ እስራኤላውያን የገዛ ኅይላቸው እንዳያናቸው በመቀጠር እንዳይታቡላቸው፤ ³ማንም የፊራ ቢኖር የገለጻድን ተራራትቶ ወደ መጣበት ይመለስ፤ ብለህ ለሕዝቡ ዐውጅ።” ስለዚህ ሃያ ሁለቱ ሺህ ሲመለሱ ዐሥሩ ሺህ ብቻ ቀሩ።

⁴እግዚአብሔር ጌዴዎንን እንዲህ አለው፤ “አሁንም ሰዎቹ ብዙ ናቸው፤ ወደ ወንዝ ይዘላቸው ወረደ፤ በዚያም እለይልሃለሁ። ‘ይህ ከአንተ ጋር ይሄድ’ የምለው፤ ከአንተ ጋር ይሄዳል፤ ነገር ግን፤ ‘ይህ ከአንተ ጋር አይሄድ’ የምለው፤ ከአንተ ጋር አይሄድም።”

⁵ስለዚህ ጌዴዎን ሰዎቹን ወደ ወንዝ ይዘላቸው ወረደ፤ እዚያም እግዚአብሔር፤ “ውሻ በምላሱ እየጨለፈ እንደሚጠጣ ሁሉ፤ በምላሳቸው የሚጠጡትን፤ በጉልበታቸው ተንበርክከው ከሚጠጡት ላይ” አለው። ⁶ሦስት መቶ ሰዎች ውሃውን በእጃቸው እያፈሱ ጠጡ፤ የቀሩት ሁሉ ግን ለመጠጣት በጉልበታቸው ተንበረክኩ።

⁷እግዚአብሔርም ጌዴዎንን፤ “ውሃውን በእጃቸው እያፈሱ በጠጡት ሦስት መቶ ሰዎች አድናችኋለሁ፤ ምድያማውያንንም በእጃችሁ አሳልፌ እሰጣችኋለሁ፤ የቀሩት በሙሉ ወደየመጡበት ይመለሱ” አለው።

⁸ጌዴዎንም የቀሩትን እስራኤላውያን በሙሉ ወደየድንኳናቸው እንዲመለሱ አደረገ፤ ሦስት መቶውን ግን አስቀራቸው፤ እነርሱም የሚመለሱትን ሰዎች ስንቅና መለከት ወሰዱ።

በዚህ ጊዜ የምድያማውያኑ ሰፈር ከእነርሱ በታች በሸለቆአማው ውስጥ ነበር።

⁹በዚያች ሌሊት እግዚአብሔር ጌዴዎንን እንዲህ አለው፤ “ተነሥ፤ በሰፈሩም ላይ ውረድ፤ በእጅህ አሳልፌ ሰጥቼሃለሁና።”

¹⁰አደጋ ለመጣል የምትፈራ ከሆነ ግን፤ ፉራ ከተባለው አገልጋይህ ጋር ወደ ሰፈሩ

7:1 ዘፍ:12:6፣ 25:2፣መግ6:11:32፣ 2፣4ሙ:23:25
7:2 ዘፍ8:17፣ 2፣ቆር4:7
7:3 ዘፍ20:8፣ ኢሱ:12:2
7:4 1፣4ሙ:14:6
7:6 ዘፍ:14:14
7:7 ኢሱ8:7፣ 1፣4ሙ:14:6
7:9 ቍ13-15፣ ኢሱ:2:24፣መግ1:2

³³ይሩበአል ማለት በአል ይጋፈጠው ማለት ነው።

ውረድ፤ ¹¹የሚሉትንም አድምጥ፤ ከዚያ በኋላ በሰፊ ላይ አደጋ ለመጣል ድፍረት ታገኛለህ፤” ስለዚህም ጌዴዎን አገልጋዩን ፋራን አስከትሎ እስከ ሰፊ ጻርቻ ወረደ። ¹²ብዛታቸው እንደ አንበሳ መንጋ የሆነ ምድያ ማውያን፤ አማሌቃውያንና ሌሎችም የምሥራቅ ሕዝቦች በሽለቆው ውስጥ ሰፍረው ነበር፤ የማመሎቻቸውም ብዛት በባሕር ጻርቻ እንዳለ አሸዋ ስፍር ቀጥጥ አልነበረውም።

¹³እንደ ሰው ያየውን ሕልም ለጓደኛው በሚነግርበት ጊዜ ጌዴዎን እዚያ ደረሰ። ያም ሰው፣ “በሕልሜ ክብ የሆነ አንድ የገብስ ቂጣ ከላይ ተንከባሎ በምድያማውያን ሰፊ ላይ ሲወርድ፣ ድንኳኑንም ሲመታው ከአመታቱም ገይለኛነት የተነሣ ድንኳኑ ተገልጠው ሲፈራርስ አየሁ” በማለት ይነግረው ነበር።

¹⁴ጓደኛውም መልሶ፣ “ይህ የእስራኤል ላዊው የኢዮአስ ልጅ የጌዴዎን ሰይፍ እንጂ ሌላ ነገር ሊሆን አይችልም፤ እነሆ፤ ስንገሰገሰገሰ ምድያማውያንና ሰፊ ላይ በሙሉ በእጁ አሳልፎ ሰጥቶታልና” አለው።

¹⁵ጌዴዎንም ሕልሙንና ፍቺውን በሰማ ጊዜ ስንገሰገሰገሰ ሰገደ፤ ከዚያም ወደ እስራኤላውያን ሰፊ ወጥቶ፣ “እግዚአብሔር የምድያማውያንን ሰፊ በእጃችሁ አሳልፎ ሰጥቶአልና ተነሡ!” አላቸው። ¹⁶ሦስቱን መቶ ሰዎች በሦስት ቡድን ከፍሎ፣ እያንዳንዱን ሰው ቀንደ መለኮትና በውስጡ ችቦ ያለበት ባዶ ማሰር በእጁ እንዲይዝ አደረገ።

¹⁷ጌዴዎንም እንዲህ አላቸው፤ እኔን ተመልከቱ፤ የማደርገውንም አድርጎ፤ በሰፊ ጻርቻ ስደርስ እኔ የማደርገውን አይታችሁ ልክ እንደዚያው አድርጉ። ¹⁸እኔና አብረውኝ ያሉት ሁሉ ቀንደ መለኮቶቻችንን በምንነፋበት ጊዜ እናንተም በሰፊ ዙሪያ ሁሉ ቀንደ መለኮቶቻችሁን እየነፋችሁ፣ ‘ለእግዚአብሔርና ለጌዴዎን’ ብላችሁ ጨኩ።”

¹⁹ዘቦቹ ተቀያይረው የእኩለ ሌሊቱን ጥበቃ በጀመሩበት ጊዜ፣ ጌዴዎንና አብረውት የነበሩት መቶ ሰዎች በሰፊ ጻርቻ ደረሱ፤ እነርሱም ቀንደ መለኮቶቻቸውን ነፋ፣ የያዘቸውንም ማሰሮች ሰበሩ። ²⁰በሦስት ቡድን የተከፈሉት ሰዎች ቀንደ መለኮቶቻቸውን ነፋ፣ ማሰሮቻቸውንም ሰበሩ፤ ችቦ ምቻቸውን በግራ እጆቻቸው፣ የሚነፏቸውንም ቀንደ መለኮቶች በቀኝ እጆቻቸው ይዘው፣ “የእግዚአብሔርና የጌዴዎን ሰይፍ” በማለት ጮኹ። ²¹እያንዳንዱ ሰው በሰፊ ዙሪያ የተመደበበትን ቦታ እንደያዘም ምድያማውያኑ እየጮኹ ሸሹ።

²²የሦስት መቶው ቀንደ መለኮት ድምፅ

7፡12 ዙጎ፡13፡29፤ ዘ፡28፡42፤ኢሳ፡11፡4፤ ኤር፡46፡23፤ 49፡29

7፡14 መሳፍ፡11

7፡15 ቀ፡9፤ 14፡15፡31

7፡16 ቀ፡19፤ ዘ፡14፡15፡15፡17፤ 24፡14፡ዘሌ፡25፡9፤ መሳ፡43፤ 14፡11፡11፤ 24፡18፡2

መሳ፡3፡27

7፡19 ቀ፡16

7፡20 ዘ፡15፡17፤ ዘ፡32፡41

7፡21 2ኛ፡7፡7

7፡22 ኢሳ፡6፡20፤ 14፡14፡20፤ 18፡19፡17፡4፡12፤ 19፡16፡2፡ዘ፡5፡20፡23፤ ኢሳ፡9፡21፤19፡2

ሕዝ 8፡21፡ዕን፡3፡14፤ ሐ፡2፡22፡ዘዘ፡14፡13

እንደተሰማም እግዚአብሔር በሰፊ ውስጥ ያለው ሰው አንዱ በሌላው ላይ ሰይፉን እንዲመዝበት አደረገ፤ ሰራዊቱ በጽሬራ አቅጣጫ ወደ ቤት ሺጣ፣ ከዚያም አልፎ በጠባት አጠገብ እስካለው እስከ አቤላምሐላ ድንበር ድረስ ሸሸተው ሄዱ። ²³በንፍታሌም፣ በአሴርና በመላው የምናሴም ድር የሚገኙ እስራኤላውያን ተጠርተው ወጡ፤ ምድያማውያንም አሳደዱ። ²⁴ጌዴዎንም በኤፍሬም ከራብታማ አገር ለሚኖሩት ሁሉ፣ “በምድያማውያን ላይ የውረድ፣ እስከ ቤትባራ ድረስ ያለውንም የዮርዳኖስ ወንዝ ቀድሞችሁ ይዙ” አላቸው።

ስለዚህ የኤፍሬም ሰዎች ሁሉ ተጠርተው ወጡ፤ እስከ ቤትባራ ድረስ ያለውንም የዮርዳኖስ ወንዝ ይዙ። ²⁵እንዲሁም ሐሬብና ዜብ የተባሉትን ሁለቱን የምድያማ መሪዎች ይዙ። ሐሬብን በሐሬብ ዐለት አጠገብ፣ ዜብን ደግሞ በዜብ የወይን መጭመቂያ ላይ ገደሏቸው፤ ምድያማውያንንም አሳደዱ፤ የሐሬብንና የዜብን ራስ ቁርጠው ጌዴዎን ወዳለበት ወደ ዮርዳኖስ ይዘው መጡ።

ዛብሄልና ስልማና

8 በዚህ ጊዜ የኤፍሬም ሰዎች፣ “ምድያማውያንን ለመውጋት ስትሄድ ለምን አልጠራኸንም? ለምንስ እንዲህ ያለ ነገር አደረግህ?” በማለት ጌዴዎንን እጅግ ነቀፉት።

²ጌዴዎን ግን፣ “እናንተ ካደረጋችሁት ጋር ሲነጻጸር የእኔ ከምን ይቆጠራል? የኤፍሬም የወይን ቃርሚያ ተጠቃሎ ከገባው ከአቢዒዝር የወይን መከር አይበልጥምን? ³ስንገሰገሰገሰ የምድያማውያንን መሪዎች ሐሬብንና ዜብን በእጃችሁ አሳልፎ ሰጣችሁ፤ ታዲያ እናንተ ከፈጸማችሁት ጋር የሚወዳደር ምን ማድረግ እችል ነበር?” ይህን ሲሰሙ ቀጥቶቸው በረደ።

⁴ጌዴዎንና ሦስት መቶዎቹ ሰዎች ዮርዳኖስን ተሻገሩ፤ ምንም እንኳ ድካም ቢሰማቸውም ጠላቶቻቸውን ያሳደዱ ነበር። ⁵የሱኮትንም ሰዎች፣ “የምድያማንም ነገሥታት ዛብሄልንና ስልማናን በማሳደድ ላይ ስለሆንሁ የተከተሉኝም ሰዎች ስለ ደከሙ ብኝ እባካችሁ የሚበሉትን እንጀራ ስጧቸው” አላቸው።

⁶የሱኮት ሹማምት ግን፣ “ለተከተሉህ ሰዎች እንጀራ እንሰጥ ዘንድ ዛብሄልና ስልማና በእጅህ ገብተዋልን?” አሉት።

⁷ጌዴዎንም መልሶ፣ “ይህና፣ እግዚአብሔር ዛብሄልንና ስልማናን በእጁ አሳልፎ በሚ

7፡23 ኢሳ፡17፡7፤ መሳ፡6፡35፤ መዝ፡83፡9

7፡24 ኢያ፡2፡7

7፡25 መሳ፡8፡34፤ መዝ፡83፡11፤106፡43፤ ኢሳ፡9፡4፤10፡26

8፡1 ዘ፡9፡25፡2፤ መሳ፡6፡11፤12፡1፤ 24፡19፡41

8፡2 ዙጎ፡26፡30

8፡3 መሳ፡7፡25

8፡4 መሳ፡7፡25

8፡5 ቀ፡7፡12፤ ዘ፡33፡17፤ኢዮ፡16፡7፤ መዝ፡6፡8፡3፤11፤ ኤር፡45፡3

8፡6 ቀ፡14፡15፤ 14፡25፡11

8፡7 ቀ፡5

ሰጥበት ጊዜ በምድረ በዳ እሾኸና አሜክላ ሥጋችሁን እተለትላለሁ” አላቸው።

⁸ከዚያም ወደ ጵኒኤል ሰዎች ሄዶ ያንኑ ጥያቄ አቀረበላቸው፤ የእነርሱም መልስ የሱኮት ሰዎች ከሰጡት መልስ ጋር አንድ ዐይነት ነበር። ⁹እነርሱም የጵኒኤልን ሰዎች፣ “በድል አድራጊነት በሰላም ስመለስ ከተማ ችሁን የምትጠብቁበትን ይህን ግንብ አፈር ሰዋለሁ” አላቸው።

¹⁰በዚህ ጊዜ ዛብሄልና ስልማና ዐሥራ አምስት ሺህ ከሆነ ሰራዊታቸው ጋር ቀርቀር በተባለ ስፍራ ነበሩ፤ ይህም ከምሥራቅ ሕዝቦች ከተውጣጠውና በጦር ሜዳ ከወደ ቀው መቶ ሃያ ሺህ ሰይፍ ታጣቂ ሰራዊት የተረፈው ነበር። ¹¹ከዚያም ጌዴዎን ተነሣ፤ ከኖባህና ከዮንብሃ በስተ ምሥራቅ የሚኖሩ ዘላኖች የሚሄዱበትን መንገድ ተከትሎ በጠላት ሰራዊት ላይ በድንገት አደጋ ጣለ። ¹²ሁለቱ የምድያም ነገሥታት ዛብሄልና ስልማና ሸሸ፤ ጌዴዎን ግን አሳዶ ያዛቸው፤ መላ ሰራዊታቸውንም እጅግ በታተነው።

¹³ከዚህ በኋላ የኢዮአስ ልጅ ጌዴዎን በሐሬስ መተላለፊያ በኩል አድርጎ ከጦርነቱ ተመለሰ። ¹⁴እነርሱም የሱኮት ሰው የሆነ አንድ ወጣት ማረከ፤ መረመረውም፤ ወጣቱም የሰባ ሰባት የሱኮት ሹማዎትና የከተማዬቱንም አለቆች ስም ጻፈለት። ¹⁵ከዚያም ጌዴዎን ወደ ሱኮት ሰዎች መጥቶ እንዲህ አላቸው፤ “ለደክሙት ሰዎችህ እንጀራ እንሰጥ ዘንድ ዛብሄልና ስልማና በእጅህ ገብተዋልን በማለት ያላገጣችሁብኝ ዛብሄልና ስልማና እነዚህላችሁ።” ¹⁶ጌዴዎን የከተማዬቱን አለቆች ወሰደ፤ በምድረ በዳ እሾኸና አሜክላ በመቅጣት የሱኮትን ሰዎች ትምህርት ሰጣቸው። ¹⁷እንዲሁም በጵኒኤል ያለውን የከተማ መጠበቂያ ግንብ አፈረሰ፤ የከተማዬቱንም ሰዎች ገደለ።

¹⁸ዛብሄልና ስልማናንም፣ “በታቦር ላይ የገደላችኋቸው ሰዎች እንዴት ያሉ ነበሩ?” በማለት ጠየቃቸው።

እነርሱም፣ “ሁሉም እንዲህ እንዳንተ ያሉ የንጉሥ ልጆች የሚመስሉ ናቸው” አሉት።

¹⁹ጌዴዎንም፣ “እነርሱ የእናቴ ልጆች ወንድሞቼ ናቸው፤ ባትገድላቸው ኖሮ እኔም እንደማልገድላችሁ በሕያው እግዚአብሔር ስም አረጋግጥላችሁ ነበር።” ብሎ መለሰላቸው። ²⁰ከዚያም ወደ በኩር ልጁ ወደ ዮቴር ዘወር ብሎ፣ “ግደላቸው” አለው፤ ዮቴር ግን ትንሽ ልጅ ነበርና ስለ ፈራ ሰይፍን አልመዘዘም።

8:8 ፋ9:17፣ ዘፍ32:30፣ 1ነገ12:25
8:9 ፋ9:17
8:10 መ46:5፣ ኢ.9:4
8:11 ዘነ32:35:42
8:13 መ41:3
5:6:11
8:14 ፋ6:6
ዘ03:16
8:15 ፋ6
8:16 ሳሙ14:12
8:17 ፋ8:9
8:18 ኢ.19:22
8:19 ዘነ4:14:21
8:21 ፋ26፣ ኢ.43:18

8:23 ዘ016:8፣ ዘነ11:20፣ 1ሳሙ12:12
8:24 ዘፍ16:11፣ 35:4:49:27
8:26 ፋ21
8:27 ዘ010:7፣ 25:7:32:2፣ ኢ.0-18:23፣ መ417:5:18:14
8:28 መ43:11፣ መገ8:32
8:29 መ46:11:32
8:30 መ49:2:5፣ 18:24:12:14፣ 2ነገ10:1፣
8:31 ዘፍ22:24፣ መ49:1:10:1፣ 2ሳሙ11:21
8:32 ዘፍ15:15
8:33 መ42:11፣ 13:19:9:4:27:46

²¹ዛብሄልና ስልማናም፣ “የሰው ጉልበቱ እንደ ሰውነቱ መጠን ነውና አንተው ራስህ ግደለን አሉት፤ ጌዴዎንም ተነሥቶ ገደላቸው፤ በግመሎቻቸው አንገት ላይ የነበሩትንም ጌጦች ወሰደ።

የጌዴዎን ኤፋድ

²²እስራኤላውያንም ጌዴዎንን፣ “ከምድያውያን እጅ ታድገኸናልና አንተ፣ ልጅህና የልጅ ልጅህ ግዙን” አሉት።

²³ጌዴዎን ግን መልሶ፣ “እኔም ሆንሁ ልጄ አንዝችሁም፤ የሚገዛችሁ እግዚአብሔር ነው” አላቸው። ²⁴እነርሱም፣ “አንድ የምጠይቃችሁ ነገር አለኝ፤ ይኸውም እያንዳንዳችሁ ከምርኮ ካገኛችሁት ውስጥ የጀሮ ጉት ቻችሁን እንድትሰጡኝ ነው” አላቸው፤ የወርቅ ጉትቻ ማድረግ የእስማኤላውያን ባህል ነበርና።

²⁵እነርሱም መልሰው፤ “ደስ እያለን እንሰጥሃለን” አሉት፤ ወዲያው ልብስ አነጠፉ፤ በላዩም ላይ እያንዳንዳቸው ከማረኩት ውስጥ የጀሮ ጉትቻ ጣል ጣል አደረጉለት። ²⁶ሌሎቹን ጌጣ ጌጦች ይኸውም የዐንገት ሐብሉን ከእንጥልጥሉ፣ የምድያም ነገሥታት ይለብሱት የነበረውን ሐምራዊ ልብስ ወይም በግመሎቻቸው ዐንገት ላይ ያሉትን ጌጦች ሳይጨምር ጌዴዎን በጠየቃቸው መሠረት የሰጡት የወርቅ ጉትቻ ክብደት ሺህ ሰባት መቶ ሰቅል ያህል መዘነ።

²⁷ጌዴዎን በወርቁ ኤፋድ ሠራ፤ በተወለደበትም ከተማ በዖፍራ አኖረው። እስራኤልም በሙሉ ኤፋዱን በማምለክ ስላመነ ዘሩ፣ ኤፋዱ ለጌዴዎንና ለቤተ ሰቡ ወጥመድ ሆነ።

የጌዴዎን መጥት

²⁸ስለዚህ ምድያውያን በእስራኤላውያን ተሸነፉ፤ ዳግመኛው ራሳቸውን ከፍከፍ አላደረጉም። ጌዴዎን በሕይወት እስካለ ጊዜ ድረስ ምድሪቱ አርባ ዓመት ሰላም አገኘች።

²⁹የኢዮአስ ልጅ ይሩባአል ወደ ቤቱ ተመለሰ፤ በዚያም ተቀመጠ፤ ³⁰ብዙ ሚስቶች ስላገባ ሰባ ልጆች ነበሩት፤ ³¹በሴኬም የምትኖረው ቁባቱም እንደዚሁ ወንድ ልጅ ወለደችለት፤ ስሙንም አቤሜክክ አለው። ³²የኢዮአስ ልጅ ጌዴዎን ዕድሜ ጠግቦ ሞተ፤ በአቤሜክክውያን ምድር ባለቸው በዖፍራ፣ በአባቱ በኢዮአስ መቃብር ተቀበረ።

³³ጌዴዎን ሞቶ ብዙም ሳይቁይ እስራኤላውያን የበአልን አማልክት በማምለክ

²⁶26 19.5 ኪሎ ግራም ያህል ነው።

አመነዘና፤ በአልብሪትንም አምላካቸው አደረጉ፤³⁴ በዙሪያቸው ከነበሩት ጠላቶቻቸው እጅ የታደጋቸውን እግዚአብሔር ከሆላካቸውን አላሰቡትም።³⁵ እንዲሁም ይሩባአል የተባለው ጌዴዎን ያደረገላቸውን በጎ ነገር ሁሉ አስበው ለቤተ ሰቡ ውለታ መላሽ ሆነው አልተገኙም።

አቤሜሌክ

9 የይሩባአል ልጅ አቤሜሌክ ወደ እናቱ ወንድሞች ወደ ሴኬም ሄደ። እነርሱንና የእናቱን ጉሣዎች በሙሉ እንዲህ አላቸው፤² “የሴኬምን ነዋሪዎች ሁሉ እንዲህ ብላችሁ ጠይቋቸው፤ ሰባዎቹ የይሩባአል ልጆች ቢገዟችሁ ይሻላል ወይስ አንድ ሰው ብቻ?” የሥጋችሁ ቀራጭ፤ የጥንታችሁ ፍላጭ መሆኔን ልብ በሉ።”

³የእናቱ ዘመዶች ስለ እርሱ ሆነው እነዚህን ቃሎች ሁሉ ለሴኬም ነዋሪዎች በሙሉ ነገሩ፤ አቤሜሌክንም ለመከተል ልባቸው ዳዳ፤ “እርሱማ ወንድማችን አይደል ብለዋልና”።⁴ እነርሱም በአልብሪት ቤተ ጣዖት ሰባ ሰቅል⁵ ናስ ሰጡት፤ አቤሜሌክም በዚያ ወርብሎችንና ምናምንቴዎችን ቀጠረበት፤ እነርሱም ተከተሉት።⁵ ከዚያም የፍራ ወደሚገኘው ወደ አባቱ ቤት ሄደ፤ ሰባውን የይሩባአልን ልጆች ወንድሞቹን በአንድ ድንጋይ ላይ ዐረዳቸው፤ የይሩባአል የመጨረሻ ልጅ ኢዮኦታም ግን ተሸሽጎ ስለ ነበር አመለጠ።⁶ የሴኬምና የቤት ሚሎ ነዋሪዎች በሙሉ አቤሜሌክን ለማንገሥ ሴኬም ውስጥ በዐምዱ አጠገብ ካለው የባሉጥ ዛፍ ሥር ተሰበሰቡ።

⁷ኢዮኦታም ይህ በተነገረው ጊዜ፤ በገሪዛን ተራራ ጫፍ ላይ ወጥቶ ድምፁን ከፍ በማድረግ እንዲህ አላቸው፤ የሴኬም ነዋሪዎች ሆይ፤ ስግዚአብሔር ይሰማችሁ ዘንድ እኔን ስሙኝ፤⁸ ከዕለታት አንድ ቀን ዛሬች የሚያነግሡትን ለመቀባት ወጡ፤ ወይራንም፤⁹ ‘አንተ ንጉሣችን ሁን’ አሉት።

⁹የወይራ ዛፍም፤ “ከዛሬች በላይ ለመወዛወዝ ስል፤ እግዚአብሔርና ሰዎች የሚከበሩበትን ዘይቱን መስጠት ልተውን?” አለ።

¹⁰“ቀጥሎም ዛሬቹ በለስን፤ ‘መጥተህ ንጉሣችን ሁን’ አሉት።”

¹¹“በለስ ግን፤ ‘ከዛሬች በላይ ለመወዛወዝ ስል፤ እጅግ ጣፋጭና መልካም የሆነውን ፍሬዬን መስጠት ልተውን?” አለ።

¹²“ከዚያም ዛሬቹ የወይን ተክልን፤ ‘መጥተህ ንጉሣችን ሁን’ አሉት።”

¹³“የወይን ተክሉም፤ ‘ከዛሬች በላይ ለመወዛወዝ ስል፤ አማልክትንና ሰዎችን

8:34 መሳ3:7፤ ሕ9:17
8:35 መሳ6:32፤ 9:16
9:1 መሳ6:32፤ 8:31
9:2 ዘፍ29:14
9:4 መሳ8:33፤ 11:3፤14ጦ25:25፤ 2ዜና13:7፤ እዮ30:8
9:5 ፋ7:21፤ 57:መሳ8:30፤ 2ኅ11:2፤2ዜና22:9
9:6 ፋ20፤ ዘፍ12:6፤መሳ4:11፤ 2ኅ12:20
9:7 ፋ5፤ ዘፍ11:29፤ዮሐ4:20
9:13 ዘፍ14:18፤ መክ2:3፤መሳ7:10

ደስ የሚያሰኘውን የወይን ጠጅን መስጠት ልተውን? አለ።

¹⁴በመጨረሻም ዛሬቹ በሙሉ የእሾኸ ቀጥቋጠን፤ ‘መጥተህ ንጉሣችን ሁን’ አሉት።

¹⁵“የእሾኸ ቀጥቋጠውም ዛሬቹን፤ ‘በእርግጥ ቀብታችሁ በላያችሁ የምታነግሡኝ ከሆነ መጥታችሁ በጥላዬ ሥር ተጠለሉ፤ ይህን ባታደርጉ ግን እሳት ከእሾኸ ቀጥቋጠው ይነሣ! የሊባናሰንም ዝግባዎች ይብላ’ አላቸው።

¹⁶“እንግዲህ አቤሜሌክን ስታነግሡት በቅንነትና በእውነት አድርጋችሁት ከሆነ፤ ይሩባአልንና ቤተ ሰቡን በበጎ ዐይን ተመልክታችሁ ላደረገው የሚገባውን አይታችሁለት ከሆነ፤¹⁷ አባቴ ለእናንተ መዋጋቱን፤ ከምድያማውያን እጅ ሊያድናችሁ ሕይወቱን መስጠቱን አሰባችሁ ማለት ነው።¹⁸ ነገር ግን እናንተ ዛሬ በአባቴ ቤተ ሰብ ላይ ዐመፃችሁ፤ ሰባ ልጆቹን በአንድ ድንጋይ ላይ ዐረዳችሁ፤ ዘመዳችሁ ስለ ሆነም አባቴ ከባሪያው የወለደውን ልጅ አቤሜሌክን በሴኬም ነዋሪዎች ላይ አነገሣችሁት።¹⁹ እንግዲህ ዛሬ በይሩባአልና በቤተ ሰቡ ላይ ያደረጋችሁት በእውነትና በቅንነት ከሆነ እናንተ በአቤሜሌክ ደስ ይበላችሁ፤ እርሱም በእናንተ ደስ ይበለው!²⁰ ይህ ካልሆነ ግን እሳት ከአቤሜሌክ ትውጣና እናንተን፤ የሴኬምንና የቤት ሚሎን ነዋሪዎች ትብላ፤ እንዲሁም እሳት ከእናንተ፤ ከሴኬምና ከቤት ሚሎን ነዋሪዎች ትውጣና አቤሜሌክን ትብላ።”

²¹ከዚህ በኋላ ኢዮኦታም ሸሽቶ አመለጠ፤ ብሔር ወደ ተባለች ቦታም መጣ፤ ወንድሙንም አቤሜሌክን ፈርቶ ስለ ነበር እዚያው ይኖር ጀመር።

²²አቤሜሌክ እስራኤልን ሦስት ዓመት ከገዛ በኋላ፤²³ ስግዚአብሔር በአቤሜሌክና በሴኬም ነዋሪዎች መካከል ክፉ መንፈስ ሰደደ፤ ስለዚህም የሴኬም ሰዎች አቤሜሌክን ከዱት።²⁴ ስግዚአብሔር ይህን ያደረገውም፤ በሰባው የይሩባአል ልጆች ላይ ስለ ተፈጸመው ግፍና ስለ ፈሰሰው ደማቸው፤ ወንድማቸውን አቤሜሌክና ወንድሞቹን እንዲገድል የረዱትን የሴኬም ሰዎች ለመበቀል ነው።²⁵ የሴኬም ነዋሪዎችም አቤሜሌክን ሸምቀው የሚጠባበቁትን ሰዎች መደቡ፤ ሰዎቹም እርሱን በመጠባበቅ ላይ ሳሉ በዚያ የሚያልፈውን ሁሉ ዘረፉ፤ ወሬውም ለአቤሜሌክ ደረሰው።

9:15 ፋ20፤ ዘፍ3:25፤1ኅ75:36፤ መዝ29:5፤92:12፤ እ.ሳ2:13፤30:2
9:17 መሳ12:3፤ 14ጦ19:5፤28:21፤ እዮ13:14፤ መዝ119:109
9:18 መሳ8:30
9:19 ፋ16
9:20 ፋ6፤15:45
9:21 ፋ5፤ ዘኁ2 1:16
9:23 14ጦ16:14፤ 23:18፤10:19፤9:1
1ኅ72:22
9:24 ፋ56-57፤ ዘፍ9:6፤ዘሌ35:33፤ ዘፍ27:25፤መሳ8:30፤ 1ኅ72:32

²⁴ 0.8 ኪሎ ግራም ያህል ነው

26 በዚህ ጊዜ የአቤድ ልጅ ገዓል ከወንድሞቹ ጋር ወደ ሴኬም መጣ፤ የሴኬምም ሰዎች ተማመኑት። ማደ ስርሻ ወጥተው ወይናቸውን ለቅመው ከጨመቁ በኋላ በአምላካቸው ቤት የደስታ በዓል አደረጉ፤ በዚያም እየበሉና እየጠጡ አቤሜሌክን ሰደቡ። 28 የአቤድ ልጅ ገዓል እንዲህ አለ፤ “እንገዛለት ዘንድ አቤሜሌክ ማን ነው? ሴኬምስ ምንድን ናት? እርሱ የይሩባአል ልጅ አይደለምን? ዜቡልስ የእርሱ ረዳት ሹም አይደለምን? ለሴኬም አባት ለኤጥር ሰዎች ተዘዙ፤ ለምን ለአቤሜሌክ እንገዛለን? 29 ምንው ይህን ሕዝብ የማዘው እኔ በሆንሁ ኖሮ!” አቤሜሌክን አስወግደው ነበር፤ ‘ሰራዊትህን አብዝተህ ውጥቶ እለው ነበር።’”

30 የከተማዬቱ ገዥ ዜቡል፣ የአቤድ ልጅ ገዓል ያለውን በሰማ ጊዜ እጅግ ተቆጣ፤ 31 ወደ አቤሜሌክም መልእክተኞች በምስጢር ልኮ እንዲህ አለ፤ “እነሆ፣ የአቤድ ልጅ ገዓልና ወንድሞቹ ወደ ሴኬም መጥተው ከተማዬቱ እንድትሸፍትብህ አድርገዋል። 32 ስለዚህ በሌሊት ሰዎችህን ይዘህ ወጥተህ ሚዳው ላይ ማድፈጥ አለብህ፤ 33 ጠዋት ፀሐይ ስትወጣም ወደ ከተማዬቱ ገሥግሥ። ገዓልና ሰዎቹ ሊገጥሙህ በሚወጡበት ጊዜ እጅህ ማድረግ የሚችለውን ሁሉ አድርግ።”

34 ስለዚህ አቤሜሌክና ሰዎቹ በሙሉ በሌሊት ወጡ፤ በአራት ምድብ ሆነውም በሴኬም አጠገብ አደፈጡ። 35 የአቤድ ልጅ ገዓል ከከተማዬቱ ወጥቶ በመግቢያው በር ላይ ሲቆም፣ አቤሜሌክና ሰዎቹ ካደፈጡ በት ወጡ።

36 ገዓል ባደቸው ጊዜ ዜቡልን፣ “ተመልከት፣ ከተራራው ጫፍ ሕዝብ እየወረደ ነው” አለው።

ዜቡልም መልሶ፣ “የተራሮች ጥላ ሰዎች መስለው ተሳስተህ” ነው። አለው።

37 ገዓልም፣ “ተመልከት እንጂ! ሕዝብ እኮ ከተራራው ወገብ ላይ እየደረሰ ነው፤ አንዱ ክፍልም በቃላተኞች ዛፍ በኩል አድርጎ እየመጣ ነው” ብሎ እንደ ገና ተናገረ።

38 ከዚያም ዜቡል፣ “እንገዛለት ዘንድ አቤሜሌክ ማን ነው? ብለህ የደነፋኸው አሁን የት አለ? ይቃለልህቸውስ ሰዎች እነዚህ አይደሉምን? በል ውጣና ግጠማቸው” አለው።

39 ገዓል የሴኬምን ሰዎች መርቶ በመውጣት አቤሜሌክን ተዋጋው፤ 40 ሆኖም አቤሜሌክ አሳደደው፤ እስከ መግቢያው በር ድረስ ባለው መንገድ ሲሸሹም ብዙ ሰዎች ቁሰለው

9፡26 ቍ28:31፣ 41
9፡27 መጻፍት33፣ ኢ.ሳ.16፣10፣ አጥ5፣11፣9፣13
9፡28 ቍ26፣ ዘፍ33፣19፣ 14ጠ፡25፣10
9፡29 ቍ38፣ 24ጠ፡15፣4
9፡32 ኢ.ሳ.8፣2
9፡33 14ጠ፡10፣7
9፡34 ኢ.ሳ.2፣5፣ መዝ32፣7፣ ኢ.ሳ.28፣15፣17፣ ኢ.ሳ.49፣10
9፡38 ቍ28-29

ወደቁ። 41 አቤሜሌክ በአሩማ ተቀመጠ፤ ዜቡልም ገዓልንና ወንድሞቹን ከሴኬም አስወጣቸው።

42 በማግስቱ የሴኬም ሕዝብ ወደ ስርሻ ወጡ፤ ይህም ለአቤሜሌክ ተነገረው፤ 43 እርሱም ሰዎቹን አስከትሎ ወጣ፤ ከዚያም ሰዎቹን ሦስት ቦታ መድቦ በስርሻዎቹ ውስጥ አድፍጠው እንዲጠባበቁ አደረገ። አቤሜሌክ የሴኬም ሰዎች ከከተማዬቱ መውጣታቸውን እንዳየም ካደፈጠበት ሊወጋቸው ተነሣ። 44 ከዚያም አቤሜሌክና አብረውት የነበሩ ምድቦች ቦታ ለመያዝ በፍጥነት ወደ ከተማዬቱ መግቢያ በሚኖሩበት ጊዜ ሌሎች ሁለት ምድቦች ደግሞ እየሮጡ ሄደው በስርሻው ያሉትን ሁሉ ፈጁቸው።

45 በዚያን ዕለት አቤሜሌክ ቀኑን ሙሉ ከተማዬቱን ሲወጋ ውሎ በመጨረሻ ያዛት፤ ሕዝቧን ፈጅ፤ ከተማዬቱንም አጠፋ፤ በላይዋም ጨው ዘራባት።

46 በሴኬም ግምብ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ይህን እንደ ሰሙ፤ በኤልበሪት ቤተ መቅደስ ወዳለው ምሽግ ውስጥ ገቡ። 47 አቤሜሌክም በዚያ መመሸጋቸውን ሲሰማ፣ 48 እርሱና ሰዎቹ ሁሉ ወደ ስልሞን ተራራ ወጡ፤ አቤሜሌክም መጥረቢያ ወስዶ ጥቂት የዛፍ ቅርንጫፍ ቁረጠ፤ በትከሻውም ላይ አደረገ። የተከተሉትም ሰዎች፣ “ፍጠኑ፤ እኔ ሳደርግ ያያችሁትን አድርግ” ሲል አዘዛቸው። 49 ሰዎቹም ሁሉ ቅርንጫፎች ቁርጠው አቤሜሌክን ተከተሉት፤ ቅርንጫፎቹንም ምሽጉ ላይ አስደግፈው በመከመር ሰዎቹ በውስጡ እንዳሉ በእሳት አቃጠሏቸው። ስለዚህ በሴኬም ምሽግ ውስጥ ይንበሩት አንድ ሺህ ያህል ወንዶችና ሴቶች ሞቱ።

50 ከዚያም አቤሜሌክ ወደ ቱመስ በመሄድ ከተማዬቱን ከሰ ያዛት። 51 ሆኖም በከተማዬቱ ውስጥ ብርቱ ግንብ ስለ ነበር፣ የከተማዬቱ ሕዝብ በሙሉ ወንድ ሴት ሳይባል ወደዚያ ሸሹ፤ ደጁንም በውስጥ ዘግተው ወደ ግንቡ ጣሪያ ወጡ። 52 አቤሜሌክም ተዋግቶ ግንቡን ያዘ፤ ይሁን እንጂ እሳት ለመለኮስ ወደ ግንቡ መግቢያ አጠገብ እንደ ደረሰ፣ 53 አንዲት ሴት ከላይ የወፍጮ መጅ በራሱ ላይ ለቀቀችበት፣ ጭንቅላቱንም አፈረሰችው።

54 ወዲያውም ጋሻ ጃግሬውን ጠርቶ፣ “ሴት ገደለችው” እንዳይሉ እባክህ ሰይፍህን መዘህ ግደለኝ” አለው። ስለዚህ አገልጋዩ ወጋው፤ እርሱም ሞተ። 55 እስራኤላ

9፡43 ኢ.ሳ.8፣2፣ መጻፍት16
9፡45 ቍ20፣ ኢ.ሳ.48፣9
9፡46 መጻፍት33
9፡48 መዝ68፣14
9፡50 24ጠ፡11፣21
9፡53 24ጠ፡11፣21
9፡54 14ጠ፡31፣4፣ 24ጠ፡1፣9

529. ስብርደስጡ አቤሜሌክን እንዲህ አለው ሰራዊትህን ሁሉ ጥራ ! ይላል።

ውያንም አቤሜሌክ መሞቱን ሲያዩ ወደ የቤታቸው ተመለሱ።

⁵⁶አቤሜሌክ ሰባ ወንድሞቹን በመግደል፣ በአባቱ ላይ ስላደረሰው በደል ከገዢዎቹ የእጁን ከፈለው። ⁵⁷በዚህ ሁኔታ ከገዢዎቹ የሴኬምን ሰዎች ክፋት ሁሉ በራሳቸው ላይ መለሰው፤ የይሩብአል ልጅ የኢዮአታም ርግማን ደረሰባቸው።

ቶላ

10 ከአቤሜሌክ በኋላ ከይሳከር ነገድ የሆነ የዱዲ ልጅ፣ የፎሐ ልጅ ቶላ እስራኤልን ለማዳን ተነሣ፤ እርሱም በኩረብታማው በኤፍሬም አገር ሳምር በምትባል መንደር ይኖር ነበር። ²ቶላ በእስራኤል ላይ ሃያ ሦስት ዓመት በፈራጅነት ከተቀመጠ በኋላ ሞተ፤ በሳምርም ተቀበረ።

ኢያዕር

³ከቶላ ቀጥሎ ገለጻዳዊው ኢያዕር ተነሣ፤ እርሱም በእስራኤል ላይ ሃያ ሁለት ዓመት በፈራጅነት^ፀ ተቀመጠ። ⁴ኢያዕር በሠላሳ አህዮች የሚጋልቡ ሠላሳ ወንዶች ልጆች ነበሩት፤ ልጆቹም እስከ ዛሬ ድረስ የኢያዕር መንደሮች ተብለው የሚጠሩ ሠላሳ ከተሞች በገለጻድ ምድር ነበሯቸው። ⁵ኢያዕር ሞተ፤ በቃሞንም ተቀበረ።

ዮፍታሔ

⁶እስራኤላውያን እንደ ገና በእግዚአብሔር ላይ ክፉ ድርጊት ፈጸሙ፤ በአልንና አስታሮትን እንዲሁም የሶሪያን፣ የሲዶናን፣ የሞዓብን፣ የአሞንንና የፍልስጥኤማውያንን አማልክት አመለኩ፤ እስራኤላውያን እግዚአብሔርን ስለተወና ስላገለገሉት፣ ገተቁጣቸው፤ በፍልስጥኤማውያንና በአሞናውያን እጅ ሸጣቸው፤ ⁸እነርሱም በዚያን ዓመት ሰበሯቸው፤ አደቀቋቸውም፤ እስራኤላውያንን ሁሉ ከዮርዳኖስ በስተ ምሥራቅ ባለው በገለጻድ ምድር፣ ⁹በአሞናውያን አገር ዐሥራ ስምንት ዓመት እንዲሁም አሞናውያን ይሁዳን፣ ብንያምንና የኤፍሬምን ቤት ለመውጋት የርዳኖስን ስለ ተሻገሩ እስራኤላውያን እጅግ ተጨነቁ። ¹⁰ከዚያም እስራኤላውያን አንተን አምላካችንን በመተው የበአልን አማልክት በማምለካችን አንተን በድለናል” ብለው ወደ እግዚአብሔር ጮኹ።

¹¹እግዚአብሔርም መልሶ እንዲህ አላቸው፤ “ግብግውያን፣ አሞናውያን፣ አሞናውያን፣ ፍልስጥኤማውያን፣ ¹²ሲዶናውያን፣ አማሌቃውያንና ግሞናውያን^ሐ አሠቃዩአችሁ፤ እናንተም እንድረዱላችሁ ወደ እኔ ጮኻችሁ።

9፥57 ቍ5፥24፣ መግ94፥23
10፥1 ዘፍ30፥18፣ 46፥13፣ኢሱ15፥48፣ መግ96፥14፥18፥31
10፥3 ዘኑ32፥41
10፥4 ዘፍ49፥11፣ ዘሌ32፥41፣1፣1፣1፣33
10፥5 ዘኑ32፥41
10፥6 ዘፍ10፥15፣ 19፥38፣26፥1፣ ዘኑ21፥29፣ ዘፍ32፥15፣መአ2፥11፣ 12፥13፣ሐገ27፥16
10፥7 ዘፍ31፥17፣ 32፥30
10፥8 ኢሱ12፥2
10፥9 ቍ17፣ መግ1፥22፥11፥4
10፥10 ዘፍ9፥27፣ መግ3፥9፣መግ32፥5፣ ኤር2፥27፥3፣25፣ 8፥14፥14፥20
10፥11 ዘፍ14፥7፣ ዘፍ14፥30፣ መግ3፥13 31
10፥12 ዘፍ14፥7፣ ኢሱ15፥55፣ መግ4፥3

ታዲያ እኔ ከእጃቸው አሳዳንኋችሁምን? ¹³እናንተ ግን እኔን ትታችሁ ሌሎች አማልክትን አመለካችሁ፤ ስለዚህ ከእንግዲህ ወዲያ አላድናችሁም፤ ¹⁴ሂዱና ወደ መረጣችኋቸው አማልክት ጨኩ፤ መከራ በሚያገኛችሁ ጊዜ እስቲ ያድኗችሁ!”

¹⁵እስራኤላውያንም እግዚአብሔርን፣ “ግጥአት ሠርተናል፤ መልካም መስሎ የታየህን አድርግብን፤ እባክህን የዛሬን ብቻ አድነን” አሉት። ¹⁶ከዚያም በመካከላቸው ያሉትን ባዕዳን አማልክት አስወገዱ፤ እግዚአብሔርንም አመለኩ፤ እግዚአብሔርም እስራኤል ስትገባቁል ዝም ብሎ ማየት አልቻለም።

¹⁷አሞናውያን ለጦርነት ዝግጁ ሆነው በገለጻድ በሰፈሩ ጊዜ፣ እስራኤላውያንም እንደዚሁ ተሰብስበው በምጽጳ ሰፈሩ። ¹⁸የገለጻድ ሕዝብ አለቆችም እርስ በእርሳቸው፣ “በአሞናውያን ላይ ጦርነቱን የሚጀምር ሰው በገለጻድ ነሞሪዎች ሁሉ ላይ አለቃ ይሆናል” ተባባሉ።

11 ገለጻዳዊው ዮፍታሔ ኅያል ጦረኛ ነበረ፤ አባቱ ገለጻድ ነበር፤ እናቱም ጋለሞታ ነበረች። ²እንደዚሁም የገለጻድ ሚስት ለገለጻድ ወንዶች ልጆች ወለደች ለት፣ እነርሱም ባደጉ ጊዜ ዮፍታሔን፣ “ከሌላ ሴት ስለ ተወለደህ ከቤተ ሰባችን ምንም ዓይነት ውርስ አይገባህም” በማለት አሳደዱት። ³ስለዚህም ዮፍታሔ ከወንድሞቹ ሸሽቶ መኖሪያውን ጠብ በተባለች ምድር አደረገ፤ እዚያም ወርቦሎች ተሰባስበው ተከተሉት።

⁴ከጥቂት ጊዜ በኋላም አሞናውያን በእስራኤል ላይ ጦርነት ባደረጉ ጊዜ፣ ⁵የገለጻድ አለቆች ዮፍታሔን ለማምጣት ወደ ጠብ ምድር ሄዱ። ⁶እነርሱም፣ “ከአሞናውያን ጋር መዋጋት እንችል ዘንድ መጥተህ ምራን” አሉት።

⁷ዮፍታሔም፣ “ምነው ጠልታችሁኝ ከአባቴ ቤት አሳዳችሁኝ አልነበረምን? ታዲያ አሁን ችግር ሲገጥማችሁ ነው የምትፈልጉኝ?” አላቸው።

⁸የገለጻድ አለቆችም፣ “እንግዲህ አሁን ወደ አንተ መጥተናል፤ አሞናውያንን እንድንወጋ በል ተነሥና አብረን እንሂድ፤ በገለጻድ በምንኖረው በሁላችንም ላይ አለቃ ትሆናለህ” አሉት።

⁹ዮፍታሔም፣ “አሞናውያንን ለመውጋት

^ፀ2 በዚህና በተጥር 3 ላይ በትወፊት መሳፍንት ይባላል።
^ሐ12 እንዳንድ የሰብዓ ሊቃናት ትርጉሞች ምድያማውያን ይላሉ።

ወደ አገራቸው መልሱኝና እግዚአብሔር በእጅ አሳልፎ ቢሰጣቸው በእርግጥ አለቃችሁ እሆናለሁ?" ሲል ጠየቃቸው።

¹⁰የገለጻው አለቃችሁ፣ "እግዚአብሔር ምስክራችን ነው፤ ያልከውንም በርግጥ እናደርጋለን" አሉት። ¹¹ስለዚህ የፍታሔ ከገለጻው አለቃች ጋር ሄደ፤ ሕዝቡም በላይኛው ላይ አለቃና አዛዥ አደረጉት፤ የፍታሔም የተናገረውን ቃል ሁሉ ምጽጳ ላይ በእግዚአብሔር ፊት ደገመው።

¹²ከዚያም የፍታሔ ወደ አሞናውያን ንጉሥ፣ "ከእኔ ጋር ምን ጠብ ቢኖርህ ነው መጥተህ አገራን የወጋኸው?" በማለት መልእክተኞች ላከ።

¹³የአሞናውያንም ንጉሥ ለየፍታሔ መልእክተኞች፣ "ይህን ያደረግሁት እስራኤል ከግብፅ በወጣ ጊዜ በአርኖንና በያቦቅ ወን ዞች መካከል ያለውንና እስከ የርዳኖስ ያለውን አገራን ስለ ወሰዱብኝ ነው፤ አሁንም በሰላም መልሱልኝ" አላቸው።

¹⁴የፍታሔም መልእክተኞቹን እንደገና ወደ አሞናውያን ንጉሥ ላካቸው፤ ¹⁵እንዲሁም አላቸው። "የፍታሔ እንዲህ ይላል፤ እስራኤል የሞግብንም ሆነ የአሞናውያንን ምድር አልወሰደም። ¹⁶እስራኤል ከግብፅ በወጣ ጊዜ በምድረ በዳ አድርጎ ወደ ቀይ ባሕር፣ ከዚያም ወደ ቃዴስ ሄደ። ¹⁷እስራኤልም ወደ ኤዶም ንጉሥ፣ በአገርህ እንዳልፍ እባክህ ፍቀድልኝ በማለት መልእክተኞችን ላከበት፤ የኤዶም ንጉሥ ግን አልሰማውም። ለሞግብ ንጉሥም እንደዚሁ ላከበት፤ እርሱም አልተቀበለውም፤ ስለዚህ እስራኤል በቃዴስ ተቀመጠ።

¹⁸ፋጥሎም የኤዶምንና የሞግብን ምድር በመዞር፣ በምድረ በዳው ተጉዞ ከሞግብ በስተ ምሥራቅ በኩል በማለፍ ከአርኖን ማዶ ሰፈረ፤ የሞግብም ድንበር አርኖን ስለ ነበር ወደ ሞግብ ክልል አልገባም።

¹⁹ከዚያም እስራኤል በሐሲቦን ወዳለው ወደ አሞናውያን ንጉሥ ወደ ሴዎን መልእክተኞች ልከ፣ ወደ ገዛ ስፍራችን ለመሄድ በአገርህ እንዳልፍ ፍቀድልኝ አለው። ²⁰ሴዎን ግን በግዛቱ እንዲያልፍ ለመፍቀድ እስራኤልን አላመነውም፤ ሰራዊቱንም ሰብስቦ በየሃድ ከሰፈረ በኋላ ከእስራኤል ጋር ተዋጋ።

²¹ከዚያም የእስራኤል ስምሳክ እግዚአብሔር ሴዎንንና ሕዝቡን ሁሉ በእስራኤል እጅ አሳልፎ ሰጣቸው፤ አሸነፏቸውም፤ እስራኤልም በዚያ አገር የሚኖሩትን የአሞናውያንን ምድር በሙሉ ወረሰ፤ ²²ከአርኖን

ኢሱ11:3፤14፡8፤4:21፤24፡3፤17
11:13 ዠጉ21፤13፡24
11:15 ዠጸ29: 19
11:16 ዠፍ14:7፤ ዠጉ14:25፤ዠጸ1:40
11:17 ቀ4:19፤ ዠፍ32:3፤ዠጉ20:14፤ 17፤ኢሱ24:9፤ ኤር48:1
11:18ዠጉ20:21፤ 21:13፤ዠጸ2:8
11:19 ቀ4:17፤ ዠጉ21:1፤21-22፤ ኢሱ12:2
11:20 ዠጉ21:23

እስከ ያቦቅ፣ ከምድረ በዳው እስከ የርዳኖስ ድረስ ያለውን ምድር በሙሉ ወረሰ።

²³እንግዲህ የእስራኤል ስምሳክ እግዚአብሔር አሞራውያንን ከሕዝቡ ከእስራኤል ፊት አሳዶ ካስወጣቸው፣ አንተ ለመውሰድ ምን መብት አለህ? ²⁴አምላክህ ካሞሽ የሰጠህን ይዞ ማቄዎቱ ያንተ ፈንታ ነው፤ እኛም እንደዚሁ ስምሳክችን እግዚአብሔር የሰጠንን ሁሉ ርስት አድርገን እንወርሳለን። ²⁵አንተ ከሞግብ ንጉሥ ከሲፎር ልጅ ከባላቅ ትበልጣለህ? ለመሆኑ እርሱ ከእስራኤል ጋር ተጣልቶአልን? ወይስ ተሞግቶአልን? ²⁶እስራኤልም በሐሲቦንና በመንደርቻ፣ በአሮዔርና በመንደርቻ፣ በአርኖንም አቅራቢያ ባሉት ከተሞች ሁሉ ሦስት መቶ ሞት ተቀምጦ በነበረበት በዚያን ጊዜ ስለ ምን አልወሰዳችኋቸውም ነበር? ²⁷እኔ አልበደል ሁህም፤ አንተ ግን በእኔ ላይ ዘምተህ በድለኸኛል፤ እንግዲህም ፈራጁ¹ እግዚአብሔር በእስራኤላውያንና በአሞናውያን መካከል ዛሬ ይፍረድ።"

²⁸የአሞን ንጉሥ ግን የፍታሔ የላከውን መልእክት ከምንም አልቁጠረውም።

²⁹ከዚያም የእግዚአብሔር መንፈስ በየፍታሔ ላይ ወረደ፤ ተነሥቶም ገለጻድንና ምናሴን አቋርጦ ሄደ፤ ገለጻድ ባለቸው በምጽጳ በኩል አድርጎም በአሞናውያን ላይ ዘመተባቸው። ³⁰የፍታሔም እንዲህ ሲል ለእግዚአብሔር ተላለ፤ "አሞናውያንን በእጄ አሳልፈህ ብትሰጠኝ፤ ³¹አሞናውያንን ድል አድርጌ በምመለስበት ጊዜ በመጀመሪያ ሊቀበለኝ ከቤቴ ደጅ የሚወጣው ማንኛውም ሰው ለእግዚአብሔር ይሆናል፤ እኔም የሚቃጠል መሥዋዕት አድርጌ አቀርቦ ዋለሁ።"

³²ከዚያም የፍታሔ አሞናውያንን ለመውጋት ወጣ፤ እግዚአብሔርም እርሱን በእጁ አሳልፎ ሰጠው። ³³ከአሮዔር አንሥቶ እስከ ሚኒት አካባቢ ከዚያም አልፎ እስከ ክራጫም የሚገኙትን ሃያ ከተሞች ፈጽሞ አጠፋቸው፤ አሞናውያንም ለእስራኤል ተገዙ።

³⁴የፍታሔ ምጽጳ ወዳለው ቤቱ ተመለሰ፤ እነሆ፤ ልጁ አታሞ እየደለቀች በመዝፈን ልትቀበለው ወጣች፤ እርሷም አንዲት ልጁ ብቻ ነበረች፤ ከእርሷ በቀር ወንድም ሆነ ሴት ልጅ አልነበረውም።

¹16. ፅብረ-ይስጡ ያም ለውፍ ያለል ይህም የጻገኤል ባሕርግለት ነው።
²⁰ ወይም ከእስራኤል ጋር አልተሰማግግም
²⁷ ወይም መሪው

11:22 ዠጉ21: 21-26፤ ዠጸ2:26
11:24 ዠጸ2:36፤ ኢሱ3:10፤ ዠጉ21:29
11:25 ዠጉ22:2፤ ኢሱ24:9
11:26 ዠጉ21: 25፤ 32፤34፤ኢሱ13:9
11:27 ዠፍ16:5፤ 18፤25፤ 2ዜ፤20፤12
11:29 ዠፍ13:49፤ መሳ3:10፤ መሳ10:17
11:30 ዠፍ28:20፤ ዠጉ30:10፤14፡መ-1፤21፤ ምሳ31:2
11:31 ዠፍ8:20፤ 28፤21 ዠሌ1:3፤ መሳ13:16
11:33 ሕዠ27:17
11:34 ዠፍ31:27፤ ዠ015:20፤ዠ012:10

35ባዮትም ጊዜ ልብሰን በመቅደድ፣ “ወይኔ ልጄ ጉድ አደረግሽኝ! ጭንቅም ላይ ጣልሽኝ፤ ማስቀረት የማልችለውን ስእለት ለእግዚአብሔር ተስያለሁና” ብሎ በጎዘን ጮኸ።

36እርሷም እንዲህ አለች፣ “አባቴ ሆይ፣ መቼም አንዴ ለእግዚአብሔር ቃል ገብተሃል፤ ጠላቶችህን አሞናውያንን አሁን እግዚአብሔር ተበቅሎልሃልና ቃል የገባኸውን ፈጽሞብኝ። 37ነገር ግን አንድ ነገር ብቻ እንድትፈቅድልኝ እለምንሃለሁ፤ ከእንግዲህ ባል ስለማላገባ ከባልንጀሮቼ ጋር ወደ ተራሮች ወጥቼ እየዘርሁ ሁለት ወር እንዳለቅስ አሰናብተኝ።”

38እርሱም፣ “በይ ሂጂ” ብሎ ለሁለት ወር አሰናበታት፤ እርሷም ከእንግዲህ ባል ስለማታገባ ከልጃገረድ ጓደኞቿ ጋር ወደ ተራሮች ሄደው አለቀሱ። 39ከሁለት ወር በኋላ ወደ አባቷ ተመለሰች፤ እርሱም የተሳለውን አደረገ፤ ድንግልም ነበረች።

ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ይህ በእስራኤል ልማድ ሆኖ፣ 40የእስራኤል ወጣት ሴቶች የገለጻቸውን የዮፍታሔን ልጅ በማሰብ በየዓመቱ እየወጡ የአራት ቀን ንዘን ያደርጉላታል።

ዮፍታሔና ኤፍሬም

12 የኤፍሬም ሰዎች ጎይላቸውን አሰባሰበው ወደ ጻፎን በመሻገር ዮፍታሔን፣ አሞናውያንን ለመውጋት ስት ወጣ አብረንህ እንድንሄድ ያልጠራኸን ለምን ድን ነው? ቤትህን በላይህ ላይ እናቃጥላለን አሉት።”

2የዮፍታሔም መልሶ እንዲህ አላቸው፣ “እኔና ሕዝቤ ከአሞናውያን ጋር ከፍተኛ ትግል ገጥመን በነበረበት ጊዜ ጠርቼያችሁ ከእጃቸው አላዳናችሁኝም፤ 3እኔም እንደማትረዱኝ በተረዳሁ ጊዜ በሕይወቴ ቁርጫዬ አሞናውያንን ለመውጋት ተሻገርሁ፤ እግዚአብሔርም ድሉን ሰጠኝ፤ ታዲያ ዛሬ እኔን ለመውጋት የመጣችሁት ለምንድን ነው?”

4ከዚያም ዮፍታሔ የገለጻውን ሰዎች አሰባሰቦ ከኤፍሬም ጋር ተዋጋ። ኤፍሬማውያን ገለጻውያንን፣ “እናንተ ገለጻውያን ከኤፍሬምና ከምናሴ የከዳችሁ ናችሁ” ይሏቸው ስለ ነበር ተብርቱ መቷቸው። 5ገለጻውያን ወደ ኤፍሬም የሚያሻግሩትን የዮርዳኖስን መልካሞች ያዙ፤ ታዲያ አምልጦ የሚሸሽ አንድ ኤፍሬማዊ ለመሻገር በሚጠይቃቸው ጊዜ፣ የገለጻው ሰዎች “አንተ ኤፍሬማዊ ነህ?” ብለው ይጠይቁታል፤ ያም

11:35 ዘጎ:14:6; 30:2; ዘጸ:23:21; መክ5:2:4:5
11:36 ዘጎ:31:3; 24:18:19; ሉቃ:1:38
12:1 እ.ሱ:13:27; መሳ8:11:11
12:3 ዘጸ:20:4; መሳ9:17
12:4 ዘፍ:46:20; 15:17:1; እ.ሱ:9:21:19:2
12:5 እ.ሱ:2:7

ሰው፣ “አይደለሁም” ብሎ ከመለሰላቸው፣ 6እስቲ “ሲቦሌት” በል ይሉታል፤ ታዲያ ቃሉን በትክክል ማለት ሳይችል ቀርቶ “ሲቦሌት” ካለ ይዘው እዚያው እመልካው ላይ ይገድሉታል፤ በዚያ ጊዜም አርባ ሁለት ሺህ ኤፍሬማውያን ተገደሉ።

7ዮፍታሔ በእስራኤል ላይ ለስድስት ዓመት ፈራጅ ሆነ። ገለጻዊው ዮፍታሔ ሞተ፤ ከገለጻውም ከተሞች በአንዲቱ ተቀበረ።

ኢብጻን፣ ኤሎም፣ ዒብደን

8ከዮፍታሔ ቀጥሎ የቤተ ልሔሙ ኢብጻን በእስራኤል ላይ ፈራጅ ሆነ። 9እርሱም ሰላሳ ወንዶችና ሰላሳ ሴቶች ልጆች ነበሩት። ሴቶች ልጆቹንም ከኑግው ውጭ ለሆኑ ሰዎች ዳራቸው፤ ጉግው ውጭ የሆኑ ሰላሳ ልጃገረዶች አምጥቶ ከወደቱ ልጆቹ ጋር አጋባቸው። ኢብጻን በእስራኤል ላይ ሰባት ዓመት ፈራጅ ሆነ። 10ኢብጻን ሞተ፤ በቤተ ልሔምም ተቀበረ።

11ከእርሱም በኋላ ዛብሎናዊው ኤሎም በእስራኤል ላይ ዐሥር ዓመት ፈራጅ ሆነ። 12ከዚያም ኤሎም ሞተ፤ በዛብሎን ምድር በኢያሎን ተቀበረ።

13ከኤሎም ቀጥሎ የጳርዓቶናዊው የሂሌል ልጅ ዓብደን በእስራኤል ፈራጅ ሆነ። 14እርሱም በሰባ አህዮች ላይ የሚቀመጡ አርባ ወንዶች ልጆችና ሰላሳ ወንዶች የልጅ ልጆች ነበሩት፤ በእስራኤልም ላይ ስምንት ዓመት ፈራጅ ሆነ። 15ከዚያም የሂሌል ልጅ ዓብደን ሞተ፤ ኩረብታማ በሆነው በአማሌቃውያን አገር በኤፍሬም ምድር በጳርዓቶን ተቀበረ።

የሳምሶን መወለድ

13 እስራኤላውያን እንደ ገና በእግዚአብሔር ፊት ነፁ ድርጊት ፈጸሙ፤ ስለዚህም እግዚአብሔር በፍልስጥኤማውያን እጅ አርባ ዓመት እንዲገዙ አሳልፎ ሰጣቸው።

2ማኑሄ የተባለ ከዳን ወገን የተወለደ አንድ የጳርዓ ሰው ነበረ፤ ሚስቱ መካን ስለ ነበረች ልጅ አልወለደችም። 3የእግዚአብሔርም መልአክ ለሴቲቱ ተገልጦ እንዲህ አላት፣ “እነሆ፣ አንቺ መካን ነሽ፤ ልጅም አልወለድሽም፤ ነገር ግን ትፀንሻለሽ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ። 4እንግዲህ ተጠንቀቂ፣ የወይን ጠጅም ሆነ ሌላ የሚያሰክር መጠጥ አትጠጫ፤ ርከሱ ስንገ

12:8 ዘፍ:35:19
12:12 እ.ሱ:10:12
12:13 ቀ:15; 24:18:23:30; 1ዜ:5:11:31; 27:14
12:14 መሳ5:10; 8:30
12:15 መሳ5:14
13:1 መሳ3:31; 14:4
13:2 ቀ:8; ዘፍ:11:30; 30:6; እ.ሱ:15:33; መሳ16:31
13:3 ቀ:10; ዘፍ:16:7; እ.ሱ:7:14; ሉቃ:1:13
13:4 ቀ:14; ዘሌ:10:9; ዘጎ:6:2-4; ሉቃ:1:15

*7. በዚህ እንዲሁም በቀጥር 8-14 ላይ ባለው ክፍል በትውፊት መሳፍንት ይባላል።

ርም አትብዩ፤ ፍምክንፍቱም ትፀንሻለሽ፤ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ። በራሱ ላይ ምላጭ አይደረስበት፤ ልጁ ከእናቱ ማሕፀን ጀምሮ ናዝራዊ በመሆን በእግዚአብሔር የተለየ ይሆናል፤ እስራኤልንም ከፍልሰተኤማውያን እጅ መታደግ ይጀምራል።”

፩ኪያም ሴቲቱ ወደ ባሏ ሄዳ እንዲህ አለችው፡ “የእግዚአብሔር ሰው ወደ እኔ መጣ፤ የእግዚአብሔር መልአክ የሚመስልና እጅግ የሚያስደነግጥ ነበር። ከየት እንደ መጣ አልጠየቅሁትም፤ እርሱም ስሙን አልነገረኝም፤ ንገር ግን፤ ትፀንሻለሽ፤ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ፤ ስለዚህ ከእንግዲህ ወዲያ የወይን ጠጅም ሆነ ሌላ የሚያስክር መጠጥ አትጠጪ፤ ርኩስ ነገር አትብዩ፤ ልጅም ከእናቱ ማሕፀን ጀምሮ እስኪ ሞት ድረስ ናዝራዊ በመሆን በእግዚአብሔር የተለየ ይሆናል” ብሎኛል።”

፪ኪያም ማኑሄ፤ “ገታ ሆይ፤ የሚወለደውን ልጅ እንዴት አድርገን ማሳደግ አንዳለብን እንዲያስተምረን ያ ወደ እኛ የላክኸው የእግዚአብሔር ሰው እንደ ገና እንዲመጣ ታደርግ ዘንድ እለምንሃለሁ።” ብሎ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ።

፫ኪያም በእግዚአብሔርም የማኑሄን ጸሎት ሰማ፤ የእግዚአብሔርም መልአክ ሴቲቱ በዕርሻ ወስጥ ሳለች ተገለጠላት፤ በዚህ ጊዜ ግን ባሏ ማኑሄ አብሮአት አልነበረም።¹⁰ እርሷም ለባሏ ለመንገር ፈጥሶ በመሄድ፤ “ባለፈው ጊዜ የተገለጠልኝ ሰው ዛሬም ተገለጠልኝ” አለችው።

፬ማኑሄም ተነሥቶ ሚስቱን ተከተላት፤ ሰውየው እንደ ደረሰም፤ “ከሚስቱ ጋር ተነጋግረህ የነበርኸው አንተ ነህ?” ሲል ጠየቀው።

እርሱም፤ “አዎን እኔ ነኝ” አለው።

፭ማኑሄም፤ “ያልኸው በሚፈጸምበት ጊዜ የልጁ ሕይወት የሚመራው እንዴት ነው? እኛስ ምን ማድረግ አለብን?” ሲል ጠየቀው።

፮የእግዚአብሔርም መልአክ እንዲህ አለው፤ “ሚስትህ የነገርኋትን ሁሉ ታደርግ።

፭ከወይን ተክል የሚገኝ ማንኛውንም ነገር አትብላ፤ የወይን ጠጅም ሆነ ሌላ የሚያስክር መጠጥ አትጠጣ፤ ርኩስ ነገር አትብላ፤ ያዘገብኋትንም ሁሉ ታደርግ።”

፮ኪያም ማኑሄ የእግዚአብሔርን መልአክ፤ “የፍየል ጠቦት ዐርደን እስክናዘጋጅለህ ድረስ እባክህ ቁይ” አለው።

፯የእግዚአብሔርም መልአክ፤ “የግድብታቁየኝ እንኳ የምታቀርበውን ማንኛውንም

13፡5 ዘፍ3፡15፤ ዘጥ6፡2 ፡13፤ 14፡መ፡1፤11፤17፤13፤ አ፡2፡11፡12 13፡6 ቍ4፡8፤ ዘጥ22፡22፤ 14፡መ፡2፤27፡9፤6፤ 15፡13፡1፤17፡18፤ መ፡16፡6፤5 13፡7 ዘሌ10፡9፤ 14፡መ፡1፡11፤ 28፡ሌ፡35፡6 13፡8 ቍ4፡2፡6 13፡10 ቍ4፡3 13፡14 ቍ4፡4፤ ዘሌ10፡9 13፡15 መ፡ሰ፡6፡19 13፡16 መ፡ሰ፡6፡22፤ 11፡31 13፡17 ዘፍ3፡2፡29 13፡18 ዘፍ3፡2፡29

13፡19 መ፡ሰ፡6፡20 13፡20 ዘፍ17፡3፤ ዘሌ9፡24 13፡21 መ፡ሰ፡6፡22 13፡22 ዘፍ16፡13፤ ዘ፡3፡6፡24፡10፤ ዘጥ17፡12፡ዘ፡8፡5፡26 13፡23 መ፡ዘ፡25፡14 13፡24 መ፡ሰ፡14፡1፤ 15፡1፤ 16፡1፡ሰ፡2፡21፤ 26፡3፡19፡ሉ፡ቃ፡1፡80፤ ዕብ11፡32 13፡25 መ፡ሰ፡3፡10፤ 18፡12 14፡1 ዘፍ38፡12፤ መ፡ሰ፡13፡24 14፡2 ዘፍ21፡21 14፡3 ዘፍ24፡4፤ 34፡14፤ ዘ፡4፡16፡1፡ሰ፡መ፡14፡6 14፡4 ዘ፡82፡30፤ አሉ11፡20፤ መ፡ሰ፡13፡1፤15፡11

ምግብ አልበላም፤ ነገር ግን የሚቃጠል መሥዋዕት የምታዘጋጅ ከሆነ እርሱን ለእግዚአብሔር አቅርበው” አለው። የሚያነጋግረው የእግዚአብሔር መልአክ መሆኑን አሳወቀም ነበር።

፮ማኑሄ የእግዚአብሔርን መልአክ፤ “የተናገርኸው ሲፈጸም እንደናከብርህ ስምህ ማን ነው?” በማለት ጠየቀው።

፯እርሱም፤ “ስሜ ድንቅጦ ስለ ሆነ፤ ለምን ትጠይቀኛለህ?” አለው።¹⁹ ማኑሄም የፍየሉን ጠቦት ከእህል ቍርባኑ ጋር ወስዶ በዐለት ላይ ለእግዚአብሔር ሠዋው። ማኑሄና ሚስቱ እያዩ የእግዚአብሔር አስደናቂ ነገር አደረገ፤²⁰ ይኸውም የእሳቱ ነበልባል ከመሠዋዊው ወደ ሰማይ ሲወጣ፤ የእግዚአብሔር መልአክ በነበልባሉ ውስጥ ዐረገ። ማኑሄና ሚስቱ ይህን ሲመለከቱ በግንባራቸው መሬት ላይ ተደፉ።²¹ የእግዚአብሔርም መልአክ ለማኑሄና ለሚስቱ ዳግመኛ ባለመገለጡ፤ ቀደም ሲል የተገለጠላቸው የእግዚአብሔር መልአክ መሆኑን ማኑሄ ዐወቀ።

፯ሚስቱንም፤ “እግዚአብሔርን ስላየን ያለ ጥርጥር እንሞታለን” አላት።

፯ሚስቱ ግን መልሳ እንዲህ አለችው፤ “እግዚአብሔር ለገድለን ቢፈልግ ኖሮ፤ የሚቃጠለውን መሥዋዕትና የእህል ቍርባኑን ከእጃችን ባልተቀበለን፤ ደግሞም ይህን ነገር ሁሉ ባላሳየንና እንዲህ ያለውንም ነገር በዚህ ጊዜ ባልነገረን ነበር።”

፯ሴቲቱ ወንድ ልጅ ወለደች፤ ስሙንም ሳምሶን ብላ ጠራችው፤ ልጁ አደገ፤ እግዚአብሔርም ባረከው፤²² የእግዚአብሔርም መንፈስ በጸርዓና በኤሽታኦል መካከል ባለው በዳን ሰፈር ሳለ ያነቃቃው ጀመር።

የሳምሶን ጋብቻ

14 ሳምሶን ወደ ተምና ወረደ፤ እዚያም አንዲት ወጣት ፍልስጥኤማዊት አዩ።² እንደተመለሰም አባቱንና እናቱን፤ “በተምና አንዲት ወጣት ፍልስጥኤማዊት አይቻለሁና አሁኑኑ አጋቡኝ” አላቸው።

፮አባቱና እናቱም፤ “ከመደቸህ ወይም ከሕዝባችን ሁሉ መካከል ለአንተ የምትሆን ሴት መች ታጣችና ነው ወዳልተገረዙት ፍልስጥኤማውያን ሚስት ፍለጋ የሄድኸው?” አሉት።

፫ሳምሶንም አባቱን፤ “ልቤን የማረከችው እርሷ ናትና እርሷን አጋባኝ” አለው። ፫በዚያን ጊዜ በእስራኤል ላይ ገጦቹ ፍልስጥኤማውያን ስለ ነበሩ፤ ከፍልስጥኤ

¹⁸ ወይም ድንቅ

ማውያን ጋር ጠብ እንዲፈጠር እግዚአብሔር ሆነ ብሎ ያደረገው ነገር መሆኑን አባቱና እናቱ አላወቁም ነበር። ከዚያም ሳምሶን ከአባቱና ከእናንቱ ጋር ወደ ተምና ወረደ፤ በዚያም ከአንድ የወይን አት ክልት ቦታ እንደ ደረሱ፣ ድንገት አንድ የአንበሳ ደቦል እያገኘ መጣበት። ስዚህ ጊዜ የእግዚአብሔር መንፈስ በጎይል ወረደበት፤ ስለዚህ የፍየል ጠቦት እንደሚገኝ ጣጠል አንበሳውን ያለ ምንም መሣሪያ በባዶ እጁ ገነጣጠለው፤ ያደረገውን ግን ለአባቱም ሆነ ለእናቱ አልነገራቸውም ነበር። ገደ ሴቲቱም ወረደ፤ ከእርሷም ጋር ተነጋገረ፤ እጅግም ወደዳት።

⁸ከጥቂት ቀን በኋላም ሊያገባት ተመለሰ፤ የአንበሳውንም በድን ለማየት ከመንገድ ዘወር አለ፤ በበድኑም ውስጥ የንብ መንጋ ሰፍሮ ተመለከተ፤ ማርም ነበረበት፤ ፃበእጁ ወስዶም መንገድ ለመንገድ እየበላ ሄደ፤ ከወላጆቹም ጋር እንደተገናኘም ከማሩ ሰጣቸው፤ እነርሱም በሉ። ነገር ግን ማሩን የወሰደው ከአንበሳ በድን መሆኑን አልነገራቸውም ነበር።

¹⁰የሳምሶን አባት ልጅቱን ሊያይ ወረደ፤ ሳምሶንም በነበረው የሙሽራ ወግ መሠረት በዚያ ግብዣ አደረገ። ¹¹እርሱም ለፍ ልስጥኢማውያን በታየ ጊዜ፤ ሰላሳ አጃቢ ዎች ሰጡት።

¹²ሳምሶን እንዲህ አላቸው፤ አንድ እንቁ ቅልሽ እነገራችኋለሁ፤ ታዲያ ፍቺውን በሰርጉ በዓል ሰባት ቀናት ውስጥ ከሰጣችሁኝ፤ ሰላሳ የቀጭን ፈትል በፍታ ቀሚ ስና ሰላሳ የክት ልብስ እሰጣችኋለሁ። ¹³እንቁቅልሹን ካልፈታችሁልኝ ግን ሰላሳ የቀጭን ፈትል በፍታ ቀሚ ስና ሰላሳውን የክት ልብስ እናንተ ትሰጡኛላችሁ።

እነርሱም፣ “በል እንቁቅልሹን ንገረንና እንስማው” አሉት።

¹⁴ሳምሶንም፣ “ከበላተኛው መብል፤ ከብርቱም ጣፋጭ ነገር ወጣ” አላቸው።

እነርሱም እስከ ሦስት ቀን ድረስ እንቁቅልሹን መፍታት አልቻሉም ነበር።

¹⁵በአራተኛው” ቀን የሳምሶንን ሚስት፣ “የእንቁቅልሹን ፍች እንዲነግረን ባልሽን እስቲ አግባቢልን፤ ያለዚያ አንቺንም የአባትሽንም ቤተ ሰብ በእሳት እናቃጥላችኋለን፤ ጠርታችሁ የጋበዛችሁን ልትዘርፉን ነው?” አሏት።

¹⁶ከዚያ የሳምሶን ሚስት ተንሰቅስቃ እያለቀሰች ከፊቱ በመቅረብ፣ “ለካስ ትጠላኛለህ! በእርግጥ አትወደኝም” አለችው።

14፡6 መሳ3፡10፣ 14፡17፡35
 14፡10 ዘፍ29፡22
 14፡12 ዘፍ29፡27፣ 45፡22፣ዘፍ12፡8፣ 2፡17፣5፡5፣ሐዝ17፡2፣ 20፡49፣24፡3፣ ሆሌ12፡1
 14፡14 ቀ፡18
 14፡15 ዘሌ20፡14፣ መሳ15፡6፣16፣5፣ መክ7፡26
 14፡16 መሳ16፡15

እርሱም፣ “ይህን ለአባቴም ሆነ ለእናቱ አልነገርኋቸውም፤ ታዲያ ለአንቺ ለምን እነግርሻለሁ?” አላት። ¹⁷ሚስቱም በሰርጉ በዓል ሰባት ቀን ሙሉ እየሰቀሰች ጨቀጨቀችው፤ አጥብቃ ስለ ነዘነዘችውም በመጨረሻ በሰባተኛው ቀን ነገራት፤ እርሷም በበኩሏ የእንቁቅልሹን ፍች ለሕዝቧ ነገረች።

¹⁸በሰባተኛው ቀን ፀሐይ ከመጥለቋ በፊት የከተማው ሰዎች፣

“ከማር የጣፈጠ ምን ተገኝቶ? ከአንበሳስ ወዲያ ብርቱ ከየት መጥቶ!” አሉት።

ሳምሶንም መልሶ፣ “በጊደሬ ባላረሳችሁ፤ እንቁቅልሹንም ባልፈታችሁ” አላቸው።

¹⁹ከዚያም የእግዚአብሔር መንፈስ በሳምሶን ላይ በጎይል ወረደበት፤ ወደ አስቀሎናም ወርዶ ከሰዎቻቸው መካከል ሰላሳውን ገደለ፤ ያላቸውንም ከገፈፈ በኋላ ልብ ሰቻቸውን አምጥቶ እንቁቅልሹን ለፈቱት ሰዎች ሰጣቸው። በቀጣ እንደነደደም ተነሥቶ ወደ አባቱ ቤት ወጣ። ²⁰የሳምሶንም ሚስት ለሚዜው ተዳረች።

ሳምሶን ፍልስጥኢማውያንን ተበቀለ

15 ከጥቂት ጊዜ በኋላ በስንዴ መከር ወራት ሳምሶን አንድ የፍየል ጠቦት ይዞ ሚስቱን ለማየት ሄደ፤ እርሱም፣ “ሚስቱ ወዳለችበት ጫጉላው ቤት ልግባ” አለ፤ አባቷ ግን እንዲገባ አልፈቀደለትም።

²አባትየውም፣ ፈጽሞ የጠላግት መሆንን ስለ ተረዳሁ ለሚዜህ ድሬለታለሁ፤ ታናሽ እገቷ ከእርሷ ይልቅ ውብ አይደለችምን? እርሷን አግባት” አለው።

³ሳምሶንም መልሶ፣ “ከእንግዲህ በፍልስጥኢማውያን ላይ በሚደርሰው ጉዳት ተጠያቂ አልሆንም” አላቸው። ⁴ከዚያም ወጥቶ በመሄድ ሦስት መቶ ቀበሮች ያዘ፤ የሁለት ሁለቱን ጭራ አንድ ላይ ካሰረ በኋላ ችቦ ወሰዶ ጥንድ ሆኖ ከተያያዘው ጭራ ጋር አሰረው። ⁵ችቦውን በእሳት አቀጣጥሎ ቀበሮቹን በፍልስጥኢማውያን የእህል አዝመራ ላይ ለቀቃቸው፤ ነደውንና የቆመውን አዝመራ እንዲሁም የወይኑንና የወይራውን ተክል አቃጠለ።

⁶ፍልስጥኢማውያን፣ “ይህን ያደረገው ማን ነው?” ብለው ሲጠይቁ፣ “ሚስቱ ለሚዜው

14፡17 አስ1፡5
 14፡18 ቀ፡14
 14፡19ኢሱ13፡3፣ መሳ3፡10፣ 14፡11፡6
 14፡20 መሳ15፡2፣ 6፡ፆሐ3፡35
 15፡1 ዘፍ29፡21፣ 30፡14፣38፡17፣ መሳ13፡24
 15፡2 መሳ14፡20
 15፡4 ዘፍ15፡17፣ መ፡2፡15
 15፡5 ዘፍ15፡17፣ ዘፍ22፡6፣ 24፡መ፡14፣30-31
 15፡6 ዘፍ38፡24፣

¹⁵ አንዳንድ የሰብዓ ሊቃናት ትርጉሞችና የሰርጉ ትርጉም ከዚህ ጋር ይስማማል፤ ፀብራይስጡ ግን ለጣቶ ይላል።

ስለ ተሰጠችበት የተምናዋው ዐማች ሳምሶን ነው” የሚል መልስ አገኘ።

ስለዚህም ፍልስጥኤማውያን ወጥተው ሴቲቱንና አባቷን በእሳት አቃጥለው ገደሏቸው። ገሳምሶንም፣ “እንግዲህ እናንተ ይህን ካደረጋችሁ እኔ ደግሞ ሳልበቀላችሁ አልመለስም” አለ። ቆሎኛ መታቸው፣ ከነርሱም ብዙዎችን ገደለ፤ ከዚያም ወርዶ በኢታም ዐለት ዋሻ ተቀመጠ።

፩፡ፍልስጥኤማውያን ወጥተው በይሁዳ ሰፈሩ፤ ከዚያም በሌሊት አጠገብ ተብታትነው አደፈጡ።¹⁰ የይሁዳም ሰዎች፣ “ልትወገን የመጣችሁት ለምንድን ነው?” ሲሉ ጠየቋቸው።

እነርሱም “እኛ የመጣነው ሳምሶንን ልናስርና ያደረገብንን ልናደርግበት ነው” ብለው መለሱላቸው።

¹¹ከዚያም ሦስት ሺህ ሰዎች ከይሁዳ ተነሥተው በኢታም ዐለት ወዳለው ዋሻ ወርደው ሳምሶንን፣ “ፍልስጥኤማውያን ገዢዎችን መሆናቸውን አታውቅም? ያደረግህብንስ ነገር ምንድን ነው?” ብለው ጠየቁት።

ሳምሶንም፣ “ያደረግሁት እነርሱ ያደረጉብኝን ነው” በማለት መለሰላቸው።

¹²እነርሱም፣ “አስረን ለፍልስጥኤማውያን ልንሰጥህ ይኸው መጥተናል” አሉት።

ሳምሶንም፣ “እናንተ ራሳችሁ ላትገድሉኝ ማለሉኝ” አላቸው።

¹³እነርሱም፣ “አስረን ብቻ ለእነርሱ አሳልፈን እንሰጥላለን እንጂ ራሳችን አንገድልህም” አሉት፤ ከዚያ በሁለት አዳዲስ ገመድ አስረው ከዐለቱ ዋሻ አወጡት።¹⁴ ሳምሶን ሌሊት እንደ ደረሰም ፍልስጥኤማውያን እየሎኹ ወደ እርሱ መጡ፤ በዚህ ጊዜ የስግዚ ስግዚ መንፈስ በሳምሶን ላይ በጎይል ወረደበት። እጆቹ የታሰሩበትም ገመድ እሳት ውስጥ እንደ ገባ የተልባ እግር ፈትልሆኖ ከእጆቹ ላይ ወደቀ።¹⁵ ከዚያም በቅርቡ የሞተ የአንድ የአህያ መንጋጋ አይቶ ከመሬት አነሣ፤ በዚያም አንድ ሺህ ሰው ገደለ።

¹⁶ሳምሶንም፣
“በአንድ የአህያ መንጋጋ፣
ሺህ ሰው ዘራራ፣
በአንድ የአህያ መንጋጋ፣
ሺህ ሬሳ አነባባሪ፣ ብሎ ፎከረ።

¹⁷ይህን ተናግሮ እንዳበቃ የአህያውን መንጋጋ ከእጁ ወዲያ ወረወረው፤ የዚያም ቦታ ስም ራማት ሌሊት ተብሎ ተጠራ።

¹⁸እጅግ ተጠምቶ ስለ ነበር፣ “እነሆ፣ ለአገር ለጋይህ ይህን ታላቅ ድል አገናኝላለሁ፤ ታዲያ

መሳ14፡5 :20
15፡8 ቍ11፣
ኢሳ2፡21
15፡9 ቍ14፣
17፡19
15፡11 መሳ14፡4፣
መግ106፡40-42
15፡12 ዘፍ47፡31
15፡13 መሳ16፡11፣12
15፡14 ቍ9፣
ኢሳ2፡6፣መሳ3፡10
15፡15 ዘሌ26፡8
15፡16 ኤር22፡9
15፡17 ቍ9
15፡18 ዘ፳20፡4፣
መሳ16፡28
15፡19 ዘፍ45፡27፣
ዘፀ17፡6፣
1ሳሙ30፡12፣
ኢሳ40፡29
15፡20 መሳ16፡31

አሁን በውሃ ጥም ልሙት? እንዴትስ በእነዚህ ባልተገረዙ ፍልስጥኤማውያን እጅ ልውደቅ? በማለት ወደ እግዚአብሔር ሎኹ።¹⁹ እግዚአብሔርም በሌሊት ዐለት ሰነጠቀለት፤ ከዚያም ውኃ ወጣ፤ ሳምሶንም ያን ሲጠጣ በረታ፤ መንፈሱም ታደሰ። ስለዚህ ያ ምንጭ ዓይንህቆሬ²⁰ ተባለ፤ እስከ ዛሬም ድረስ በዚያው በሌሊት ይገኛል።

²⁰ሳምሶንም በፍልስጥኤማውያን ዘመን በእስራኤል ላይ ለሃያ ዓመት ፈራጅተሆነ።

ሳምሶንና ደሊላ

16 አንድ ቀን ሳምሶን ወደ ጋዛ ሄደ፤ እዚያም አንዲት ዝሙት አዳሬ አየ፤ አብሮአት ለማደርም ገባ።² የጋዛ ሰዎች፣ “ሳምሶን እዚህ ነው!” የሚል ወሬ ደረሳቸው፤ ስለዚህም ሰዎቹ ቦታውን ከበው፤ ሌሊቱን በሙሉ በከተማዬቱ ቅጥር በር ላይ አድፍጠው ጠበቁት፤ “በማለዳ እንገድለዋለን” በማለትም ሌሊቱን በሙሉ እንዳደፈጡ አደሩ።

³ነገር ግን ሳምሶን እዚያ የተኛው እስከ እኩል ሌሊት ብቻ ነበር፤ ተነሥቶም የከተማዬቱን ቅጥር በር ከሁለት መቃኖቹ ጋር መወርወሪያውንና ማይያጥውን ጭምር በሙሉ ነቅሎ በትከኛው ላይ ካደረገ በኋላ፣ በኬብሮን ፊት ለፊት እስካለው ኩረብታ ጫፍ ድረስ ተሸክሞት ወጣ።

⁴ከጥቂት ጊዜ በኋላ ሳምሶን በሰሬቅ ሸለቆ የምትኖር ደሊላ የምትባል አንዲት ሴት ወደደ።⁵ ፍልስጥኤማውያን ገዢዎች ወደ እርሷ ሄደው፣ “እርሱን አስረን በቀጥተኛ ጥራትን ሥር በማዋል ልናሸንፈው እንዴት እንደምንችልና የብርታቱ ታላቅነት ምስጢር ምን እንደሆነ እንዲያሳይሽ እስቲ አባብዬው፤ ይህን ካደረግሽ እያንዳንዳችን አንድ ሺህ አንድ መቶ ሰቅል⁶ ጥሬ ብር እንሰጥሻለን” አሏት።

⁶ስለዚህም ደሊላ ሳምሶንን፣ “የብርታት ሆነ ታላቅነት ምስጢርና ታስረህ በቀጥተኛ ሥር የምትውለው እንዴት እንደሆነ እባክህ ንገረኝ” አለችው።

ገሳምሶንም፣ “ማንም ባልደረቁ ሰባት እርጥብ ጠፍሮች⁷ ቢያስረኝ እንደ ማንኛውም ሰው ደካማ እሆናለሁ”

16፡1 ዘፍ10፡19፣
38፡15፣መሳ13፡24
16፡2 ኢሳ2፡5፣
1ሳሙ19፡11
16፡3 ኢሳ10፡36
16፡4 ቍ6፣
ዘፍ24፡67፣34፣3
16፡5 ቍ6 :15፣
18፡ዘፀ10፡7፣
ኢሳ13፡3፣
መሳ14፡15
16፡6 ቍ4

¹⁶ በሰብራይስጡ አህያ የሚለው ቃል ፍም ከመረ ወይም አንባሪ ከሚለው ጋር ተመሳሳይ ነው።
¹⁷ ራማት ሌሊት ማለት የመንጋጋ ኩረብታ ከምር ማለት ነው።
¹⁸ ዓይንህቆሬ ማለት የጠረዎች ምንጭ ማለት ነው።
¹⁹ በትውሬት መሳፍንት ይባላል።
²⁰ 13 ኪሎ ግራም ያህል ነው።
²¹ በዚህ እንዲሁም በቀጥተኛ 8 እና 9 ላይ የቀሰት አውታር

አላት።
 8 ከዚያም የፍልስጥኤ ማውያን ገዢዎች ያልደረፉ ሰባት እርጥብ ጠፍሮች አመጡ ላት፤ እርሷም አሰረችው። ፊንታዎች በጓዳ ውስጥ ተደብቀው ነበር፤ እርሷም፣ “ሳምሶን! ፍልስጥኤ ማውያን መጡብህ” አለችው፤ ሳምሶን ግን ፈትሎ እሳት ሲነካው እንደሚባጠጠጠ ጠፍሮቹን በቀላሉ በጣጠሳቸው፤ ስለዚህ የብርታቱ ምስጢር ምን እንደ ሆነ ሊታወቅ አልቻለም።

10 ደሊላም ሳምሶንን፣ “አሞኝተኸኛል፤ ዋሽተኸኛል፤ እባክህ አሁንም አንተን እንዴት ማሰር እንደሚቻል ንገረኝ” አለችው።

11 እርሱም፣ ሥራ ላይ ባልዋሉ አዳዲስ ገመዶች ቢያስሩኝ እንደ ማንኛውም ሰው ደካማ እሆናለሁ” አላት።

12 ደሊላም አዳዲስ ገመዶች ወስዳ አሰረችው፤ ሰዎች በጓዳ ውስጥ ተደብቀው ነበር፤ እርሷም፣ “ሳምሶን! ፍልስጥኤ ማውያን መጡብህ” አለችው። እርሱ ግን ክንዱ የታሰረባቸውን ገመዶች እንደ ፈትሎ ክር በጣጠሳቸው።

13 ደግሞም ደሊላ ሳምሶንን፣ “እስካሁን አሞኝተኸኛል፤ ዋሽተኸኛል፤ እባክህን አንተን ማሰር የሚቻለው እንዴት እንደ ሆነ ንገረኝ” አለችው።

እርሱም መልሶ፣ “የራስ ጠጉራን ሰባት ቁንዳላዎች ከድር ጋር ጉንጉኝ በችካል ብትቸክዱው፤ እንደ ማንኛውም ሰው ደካማ እሆናለሁ” አላት። ደሊላም መተኛቱን አይታ ሰባቱን ቁንዳላዎቹን ከድር ጋር ጉንጉኝቸው፤ 14 ከችካልም ጋር ቸከለችው።

እንደ ገናም፣ “ሳምሶን! ፍልስጥኤ ማውያን መጡብህ” አለችው። ሳምሶን ከእንቅልፍ ነቃ፤ ችካሉን ከነድሩ፤ ከነቁንዳላው ነቀለው።

15 ከዚያም፣ “ሳምሶን! እንዴት ‘እወድሻለሁ’ ትለኛለህ? ስታታልለኝና የካይላህንም ታላቅነት ምስጢር ስትደብቀኝ ይህ ሦስተኛ ጊዜህ ነው” አለችው። 16 በሕይወት መኖሩን እስኪጠላ ድረስ ዕለት ዕለት በመጨቅጨቅ አሰለቸችው።

17 ስለዚህ ሁሉንም ነገር ነገራት፤ እንዲህም አለ፤ “ከተወለድሁ ጀምሮ ናዝራዊ በመሆን በስግዚሳብኬ የተለየሁ ስለ ሆንሁ ራሴን ምላጭ ነክቶት አደውቅም፤ የራሴ ጠጉር ቢላጭ ግን ኃይሌ ተለይቶኝ እንደ ማንኛውም ሰው ደካማ እሆናለሁ” አላት።

18 ደሊላ ሁሉንም ነገር እንደ ነገራት በተረዳች ጊዜ፤ ለፍልስጥኤ ማውያን ገዢዎች “ሁሉንም ነገር ነግሮኛልና ተመልሳችሁ

16፡9 ቀ፡12፣ቀ፡14
 16፡10 ቀ፡13
 16፡11 መ፡15፣13
 16፡12 ቀ፡14
 16፡14 ቀ፡9 ፡20
 16፡15 ቀ፡5፣
 ዘ፡24፣10፣
 መ፡14፣16
 16፡17 ቀ፡18፣
 ዘ፡6፣2፣ ሚ፡17፣5
 16፡18 ቀ፡5፣
 ኢ፡13፣3፣1፡ሳ፡5፣8

16፡19 ም፡47፣26-27
 16፡20 ቀ፡14፣
 ዘ፡14፣42፣
 ኢ፡7፣12፣
 1፡ሳ፡16፣14፣
 18፡12፣28፣15
 16፡21 ዘ፡10፣19፣
 ዘ፡16፣14፣
 ኢ፡31፣10፣
 ኢ፡447፣2፣ኢ፡C47፣1
 16፡23 1፡ሳ፡5፣2፣
 1ዜ፡510፣10
 16፡24 1፡ሳ፡1፣9፣
 ዜ፡510፣9፣ ጳ፡75፣4
 16፡25 መ፡9፣27፣
 19፡6፣9፣22፣
 ፍ፡7፣3፣7፣ አስ፡1፣10
 16፡27 ኢ፡2፣8
 16፡28 ፡15፣18፣
 ኢ፡C15፣15

ኑ” ብላ ላከችባቸው፤ የፍልስጥኤ ማውያን ገዢዎችም ብሩን ይዘው ተመልሰው መጡ። 19 ደሊላ፣ ሳምሶንን በጭኗ ላይ አስተኝታ እንቅልፍ እንዲወስደው ካደረገች በኋላ አንድ ሰው ጠርታ ሰባቱን የጠጉር ቁንዳላዎቹን አስላጨቻቸው፤ እርሷም ታሰጨንቀው ጀመር፤ ኃይሉም ተለየው።

20 እርሷም፣ “ሳምሶን፤ ፍልስጥኤ ማውያን መጡብህ!” አለችው።

ሳምሶን ከእንቅልፍ ነቅቶ፣ “እንደ ወትሮው አደርጋለሁ” አለ፤ ነገር ግን እግዚአብሔር እንደ ተወው አላወቀም ነበር።

21 ከዚያም ፍልስጥኤ ማውያን ያዙት፤ ዐይኖቹን አውጥተው ወደ ጋዛ ይዘውት ወረዱ፤ በናስ ሰንሰለት አሰረውም እስር ቤት ውስጥ እህል እንዲፈጭ አደረጉት፤ 22 ነገር ግን ከተላጩ በኋላ ጠጉሩ እንደ ገና ማደግ ጀመረ።

የሳምሶን አሟሟት

23 በዚህ ጊዜ የፍልስጥኤ ማውያን ገዢዎች፣ “አምላካችን ዳጎን፤ ጠላታችን ሳምሶንን በእጃችን አሳልፎ ሰጥቶናል” ብለው በመደሰት ለአምላካቸው ለዳጎን ታላቅ መሥዋዕት ለማቅረብ ተሰበሰቡ።

24 ሕዝቡም ሳምሶንን ባዩት ጊዜ፣ አምላካቸውን ዳጎንን በማመስገን፣

“ምድራችንን ያጠፋውን፣

ብዙ ሰው የገደለብንን፤ ጠላታችንን፤ አምላካችን በእጃችን አሳልፎ ሰጠን” አሉ።

25 እጅግ ደስ ባላቸው ጊዜ፣ “እንዲያዝናናን ሳምሶንን አምጡት” አሉ፤ ስለዚህ ሳምሶንን ከእስር ቤት ጠርተው አስመጡት፤ በፈታቸውም ተጫወተ።

በምሶሶዎቹ መካከል ባቆሙት ጊዜ፣

26 ሳምሶን እጁን ይዞ የሚመራውን ልጅ፣ “ቤተ ጣዖቱ ደግፈው ወደ ያዙት ምሰሶዎች አስጠጋኝና ልደገፋቸው” አለው። 27 በዚህ ጊዜ ወንዶችና ሴቶች ቤተ ጣዖቱን ሞልተውት ነበር፤ የፍልስጥኤ ማውያን ገዢዎችም በሙሉ በዚያ ነበሩ፤ ሳምሶን ሲጫወት ለማየት ሦስት ሺህ ያህል ወንዶችና ሴቶች በጣራው ላይ ነበሩ። 28 ሳምሶንም ወደ እግዚአብሔር እንዲህ ሲል ጸለየ፣ “ልዑል እግዚአብሔር ሆይ፤ አስሰኝ፤ አምላክ ሆይ፤ እባክህን አንድ ጊዜ ብቻ ብርታት ስጠኝና ስለ ጠፋት ዐይኖቼ ፍልስጥኤ ማውያንን አንዴ ልበቀላቸው።” 29 ከዚያም ቤተ

*19. ዕብራይስጥ ከዚህ ጋር ሲስማማ እንዳንድ የሰብዓ ሊቃናት ትርጉሞች ግን ታላላቅ ጀመር ይላሉ

ጣዖቱን መካከል ላይ ደግፈው የያዙትን ሁለት ምሰሶዎች አንዱን በቀኙ፣ አንዱን በግራ እጁ አቅፎ በመያዝ፣³⁰ “ክፍልስጥ ኤማውያን ጋር አብራ ልሙት” በማለት ባለ ኅይሉ ሲገፋው፣ ቤተ ጣዖቱ በገዢዎቹና በውስጡ በነበሩት በሌሎቹ ሰዎች ሁሉ ላይ ወደቀባቸው፣ ስለዚህ በሕይወት ከኖረበት ጊዜ ይልቅ በሞቱ ጊዜ ብዙ ሰው ገደለ።
³¹ ወንድሞቹና መላው የአባቱ ቤተ ሰብ ሬሳውን ለማምጣት ወደዚያ ወረዳ፣ አምጥተውም የአባቱ የማኑሄ መቃብር ባለበት በጸርዓና በኤሽታኦል መካከል ቀበሩት። ሳምሶን በእስራኤል ላይ ሃያ ዓመት ፈረጀ³¹ ሆነ ።

ሚካ ያሠራቸው ጣዖታት

17 ሚካ የተባለ በኩረብታማው በኤፍሬም አገር የሚኖር ሰው ነበር። ጳጳሩን፣ “አንድ ሺህ አንድ መቶ ሰቅል¹ ብር ተሰርቆብሽ፣ የሰረቀውን ሰው ስትራገሚ ሰምቼሽ ነበር፣ ብሩ ከእኔ ዘንድ ይገኛል፣ የወሰድሁት እኔ ነኝ” አላት።

ከዚያም እናቱ፣ “ልጄ፣ እግዚአብሔር ይባርክህ” አለችው።

³ አንድ ሺህ አንድ መቶውን ሰቅል ብር በመለሰላት ጊዜ እናቱ፣ “ብሬን የተቀረጸ ምስልና ቀልጦ የተሠራ ጣዖት ለማ በጀት ስለ ልጄ ለእግዚአብሔር እቀድሰዋለሁ፣ አሁንም ለአንተው መልሼ እሰጥሃለሁ” አለችው።

⁴ ስለዚህ ብሩን ለእናቱ መለሰላት፣ እና ቱም ከላዩ ሁለት መቶ² ጥሬ ብር ወስዶ ለብር አንጥረኛ ሰጠች፣ አንጥረኛውም የተቀረጸ ምስልና ቀልጦ የተሠራ ጣዖት አደረገው፣ ምስሎቹም በሚካ ቤት ተቀመጡ።

⁵ ሚካ የተባለው ይህ ሰው የአምልኮ ስፍራ ነበረው፣ አንድ ኤፋድና ተራፊም ሠርቶ ከልጆቹ አንዱን ካህን ሆኖ እንዲያገለግለው አደረገ። ስለዚያን ዘመን በእስራኤል ንጉሥ አልነበረም፣ እያንዳንዱ ሰው ለራሱ መልካም መስሎ የታየውን ያደርግ ነበር። ግብይቱ ምድር፣ በይሁዳ ነገድ መካከል በቤተ ልሔም የሚኖር አንድ ሌዋዊ ወጣት ነበር። ስለዚህ ሰው ሌላ መኖሪያ ስፍራ ለመፈለግ ከተማዬቱን ለቆ ሄደ። በሚጓዝበትም³ ጊዜ በኩረብታማው በኤፍሬም አገር ወዳለው ወደ ሚካ ቤት መጣ።

⁹ ሚካም፣ “የየት አገር ሰው ነህ?” ሲል ጠየቀው።

16፡31 መሳ13፡2፣ 15፡20፣ 4፡11፣ 1፡1፣ 1፡1፣ 4፡18፣ 7፡6
 17፡1 መሳ18፡2፣ 13
 17፡2 ፍት2፡20፣ 3፡10፣ 1፡1፣ 15፡13፣ 23፡21፣ 2፡4፣ 2፡5
 17፡3 መሳ20፡4
 17፡4 መሳ32፡4፣ ኢሳ17፡8
 17፡5 መሳ31፡19፣ መሳ29፡9፣ ዘ፡16፡10፣ መሳ8፡27፣ ኢሳ44፡13፣ ሐ፡18፡10
 17፡6 መሳ12፡8፣ መሳ18፡1፣ 19፡1፣ 21፡25
 17፡7 መሳ35፡19፣ መሳ18፡3፣ 1፡7፣ 2፡1
 17፡9 ፍት1፡1
 17፡10 መሳ45፡8፣ መሳ18፡19
 17፡12 ምሳ16፡10፣ መሳ18፡4

እርሱም፣ “እኔ በይሁዳ ምድር ከምትገኝ ከቤተ ልሔም የመጣሁ ሌዋዊ ነኝ፣ መኖሪያ ስፍራ እፈልጋለሁ” አለው።

¹⁰ ሚካም፣ “እንግዲያውስ” አብረሽኝ ተቀመጥ፣ አባትም ካህንም ሁነኝ፣ እኔም በባ መት ዐሥር ሰቅል¹ ብር እንዲሁም ልብ ስና ምግብ እሰጥሃለሁ” አለው። ስለዚህ ሌዋዊው አብሮት ለመኖር ተሰማማ፣ ወጣቱም ለሚካ ከልጆቹ እንደ አንዱ ሆነ ለት። ስለዚህም ሌዋዊውን ካህን አድርጎ አስቀመጠው፣ ወጣቱም ካህኑ ሆነ፣ በቤቱም ኖረ። ስለዚህም፣ “ይህ ሌዋዊ ካህን ለሆነ ልኝ፣ እግዚአብሔር በነ ነገር እንደሚያደርግልኝ አሁን ተረዳሁ” አለ።

ዳናውያን ሰዎች በላይሽ ሰፈሩ

18 በዚያን ዘመን በእስራኤል ንጉሥ አልነበረም፣ የዳን ነገድም በእስራኤል ነገዶች መካከል ርስተ ድርሻውን ገና ስላልወሰደ፣ የሚሰፍርበትን የራሱን ርስት ይፈልግ ነበር። ስለዚህ ዳናውያን ምድሪቱን እንዲሰልሉና እንዲመረምሩ አምስት ኅያላን ሰዎች ከጸርዓና ከኤሽታኦል ከተሞች ወደዚያ ላኩ፣ እነዚህም ነገዶቻቸውን ሁሉ የሚወክሉ ነበሩ። የላካቸውም ሰዎች፣ “ሂዱ፣ ምድሪቱን ሰልሉ” አሏቸው።

መልእክተኞቹም ወደ ኩረብታማው የኤፍሬም አገር ገቡ፣ ወደሚያድሩበትም ወደ ሚካ ቤት መጡ። ስለዚህም ቤት አጠገብ እንደ ደረሰም የወጣቱን ሌዋዊ ድምፅ ዐወቁ፣ ስለዚህ ወደዚያ ጉራ ብለው፣ “ወደዚህ ያመጣህ ማን ነው? እዚህ ምን ትሠራለህ? የመጣኸውስ ለምንድን ነው?” ሲሉ ጠየቁት።

⁴ እርሱም፣ “ሚካ ይህን ይህን አደረገልኝ ቀጠረኝ፣ ካህንም ሆንኩ” አላቸው።

⁵ እናርሱም፣ “መንገዳችን መቃናት አለ መቃናቱን እንድናውቅ እባክህ እግዚአብሔር ርን ጠይቅልን” አሉት።

⁶ ካህኑም፣ “በሰላም ሂዱ፣ መንገዳችሁን እግዚአብሔር አቃንተላችኋል” ብሎ መለሰላቸው።

⁷ ስለዚህ አምስቱ ሰዎች ከዚያ ተነሥተው ወደ ላይሽ መጡ፣ ሲደናውያን ያለ ስጋት በጸጥታ⁸ እንደሚኖሩ ሁሉ፣ በዚያም የሚኖረው ሕዝብ በሰላም እንደሚ

17፡13 ዘ፡18፡7
 18፡1 ኢሳ19፡47፣ መሳ1፡34፣ 17፡6
 18፡2 ቀ፡17፣ ዘ፡30፡6፣ ዘ፡21፡32፣ ኢሳ2፡1፣ መሳ17፡1
 18፡3 መሳ17፡7
 18፡4 መሳ17፡12
 18፡5 መሳ25፡22፣ መሳ20፡18፣ 23፣ 27፡1፣ 1፡1፣ 14፡18፣ 2፡4፣ 5፡19፣ 2፡5፣ 1፡2፣ 8፡8
 18፡6 1፡7፣ 22፡6
 18፡7 ቀ፡17፣ 28፣ ዘ፡34፣ 25፣

³¹ በትውፊት መሳፍንት ይባላል።
² 13 ኪሎ ግራም ያህል ነው።
³ 2, 3 ኪሎ ግራም ያህል ነው።
⁸ ወይም የሰላም ግንባታ እያደረገው ላለ
¹⁰ 110 ግራም ያህል ነው።
¹¹ በሰላም ያህል ነው።

ኖር አይ። ምድሪቱ አንዳች የሚገድላት ነገር ባለ መኖሩ ሕዝቡ ባለጸጋ ነበር። እንዲሁም ከሲዶናውያን ርቆ የሚኖር ሲሆን፣ ከማንኛውም ሕዝብ ጋር ግንኙነት አልነበረውም።

⁸ወደ ጸርዓና ወደ ኤሽታኦል እንደ ተመለሱ ወገኖቻቸው፣ “የሄዳችሁበት ጉዳይ እንዴት ሆነ?” በማለት ጠየቋቸው።

⁹መልእክተኞቹም እንዲህ አሏቸው፣ “ምድሪቱ እጅግ መልካም መሆኗን አይተናል፤ እንግዲህ ተነሡ! ሄደን እንወጋቸው፣ ተነሡ እንጂ! ዝም ትላላችሁን? ወደዚያው ሄዳችሁ ምድሪቱን ለመያዝ አታመንቱ።”
¹⁰እዚያ ስትደርሱም ያለ ሥጋት የሚኖር ሕዝብ፣ ስንደርሱ በእጃችሁ የሚሰጣችሁን አንዳች ነገር ያልጉደላትን ሰፊ ምድር ታገኛላችሁ።”

¹¹ከዚያ በኋላም ከዳን ወገን ለጦርነት ዝግጁ የሆኑ ስድስት መቶ ሰዎች ከጸርዓና ከኤሽታኦል ተነሡ።¹²ወጥተውም በይሁዳ ምድር ባለችው በቂርያትይዓሪም ሰፈሩ፤ እንግዲህ ከቂርያትይዓሪም በስተ ምዕራብ ያለው ስፍራ እስከ ዛሬ ድረስ የዳን ሰፈር መባሉ ከዚህ የተነሣ ነው።¹³ከዚያም ተገኝተው ወደ ኩረብታማው የኤፍሬም አገር በመሄድ ወደ ሚካ ቤት መጡ።

¹⁴የላይሽን ምድር ስልለው የነበሩት አምስቱ ሰዎች ለወንድሞቻቸው፣ “ከእነዚህ ቤቶች በአንዱ ኤፍድ፣ ተራፊም፣ የተቀረጸ ምስልና ቀልጠ የተሠራ ጣዖት እንዳለ ታውቃላችሁን? እንግዲህ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ዕውቁበት” አሏቸው።¹⁵ስለዚህ ወጣቱ ሌዋዊ ወደሚኖርበት ወደ ሚካ ቤት ጎራ ብለው ሰላምታ አቀረቡለት።¹⁶ለጦርነት ተዘጋጅተው የመጡት ስድስት መቶ የዳን ሰዎች በቅጥሩ በር መግቢያ ላይ ቆመው ነበር።¹⁷ካህኑ ለጦርነት ከተዘጋጁት ስድስት መቶ ሰዎች ጋር በቅጥሩ በር ላይ ቆሞ ሳለ፣ ምድሪቱን ለመሰለል መጥተው የነበሩት አምስት ሰዎች ወደ ቤቱ ውስጥ በመግባት የተቀረጸውን ምስልና ኤፍዱን፣ ተራፊሙንና ቀልጠ የተሠራውን ምስል ወሰዱ።

¹⁸እነዚህ ሰዎች ወደ ሚካ ቤት ገብተው የተቀረጸውን ምስልና ኤፍዱን፣ ተራፊሙንና ቀልጠ የተሠራውን ምስል በሚወስዱበት ጊዜ ካህኑ፣ “ምን ማድረጋችሁ ነው?” አላቸው።

¹⁹እነርሱም፣ “ዝም በል! አንዲት ቃል እንዳትተነፍስ፤ ከእኛ ጋር ሁን፤ አባትም ካህንም ሁነን፤ ለአንተስ የአንድ ቤተ ሰብ ካህን ከመሆን ይልቅ በእስራኤል የአንዱ ነገድና ጉሣ ካህን ሆነህ ማገልገሉ አይሻል

ኢ.ሱ.11፡8፡19፡47
18፡9 ዘ፡13፡30፤
1፡722፡3
18፡10 ዘ፡8፡9፤
1ዜ፡54፡40
18፡11 ቀ፡16፡17፤
መ፡13፡2
18፡12 ኢ.ሱ.9፡17፤
መ፡13፡25
18፡13 መ፡17፡1
18፡14 ዘ፡31፡19፤
ኢ.ሱ.19፡47፤
መ፡8፡27
18፡16 ቀ፡11
18፡17 ቀ፡11፤
ዘ፡31፡19፤ዘ፡5፡13
18፡18 ቀ፡24፤
ዘ፡31፡19፤
ኢ.44፡2፤
ኢ.43፡11፡48፡7፤
49፡3፡ሆ.10፡5
18፡19 ዘ፡26፡42፤
መ፡17፡10፤
ኢ.ዮ.13፡5፡21፡5፤
29፡9፡40፡4፤
ኢ.45፡2፡15፤
ሚ.7፡16

18፡24 ቀ፡17-18
18፡26 2ዳ.ሙ.3፡39 ፤
መዝ18፡17፡35፡10
18፡27 ዘ፡34፡25፤
49፡47፡ዘ፡31፡10፤
ኢ.ሱ.19፡47
18፡28 ቀ፡7፤
ዘ፡10፡19፤
ዘ፡13፡21
18፡29 ዘ፡14፡14፤
ኢ.ሱ.19፡47፤
1፡715፡20
18፡30 ዘ፡2፡22
18፡31 ቀ፡17፤
ኢ.ሱ.18፡1፤
መ፡19፡18፤
20፡18፡ኤ.7፡14

ህምን?” አሉት።²⁰ይህም ካህኑን ደስ አስኘው፤ እርሱም ኤፍዱን፣ ተራፊሙንና የተቀረጸውን ምስል ይዞ ከሕዝቡ ጋር ሄደ።²¹እነርሱም ሕፃናታቸውን፣ የከብቶቻቸውን መንጋና ሀብታቸውን ሁሉ ወደ ፊት በማስቀደም ተመልሰው ሄዱ።

²²ከሚካ ቤት ጥቂት ራቅ እንዳሉም፣ የሚካ ጎረቤቶች ለርዳታ ተጠርተው ተሰበሰቡ፤ የዳን ሰዎችንም ተከታትለው ደረሱባቸው።²³ከበሰተ ኋላቸው ሆነው ሲጮኹባቸውም፣ የዳን ሰዎች ወደ ኋላቸው ዞረው ሚካን፣ “ሰዎችህን ለውጊያ አሰባስበህ መምጣትህ ምን ሆነህና ነው?” አሉት።

²⁴እርሱም፣ “እንዴት፣ ምን ሆነህ ብላችሁ ትጠይቁኛላችሁ? የሠራኋቸውን አማልክቱንና ካህኑን ወስዳችሁ ሄዳችኋል፤ ምን የቀረኝ ነገር አለ?” አላቸው።

²⁵የዳን ሰዎች፣ “አትሚገተን፤ ያለዚያ የተቁጡ ሰዎች ጉዳት ላይ ይጥሉሃል፤ እንተም ቤተ ሰብህም ሕይወታችሁን ታጣላችሁ” አሉት።²⁶የዳን ሰዎች ይህን ብለው መንገዳቸውን ቀጠሉ፤ ሚካም የማይችላቸው መሆኑን በማየት ተመልሶ ወደ ቤቱ ሄደ።

²⁷ከዚያም ሚካ የሠራውን ጣዖትና ካህኑን ወስደው ወደ ላይሽ በመሄድ፣ በሰላምና ያለ ሥጋት ይኖር የነበረውን ሕዝብ በሰይፍ መቱት፣ ከተማዬቱንም በእሳት አቃጠሏት።²⁸የሚኖሩት ከሲዶና በጣም ርቀው ስለ ነበርና ከማንም ጋር ግንኙነት ስላልነበራቸው የሚታደጋቸው አንድም አልነበረም፤ ከተማዬቱም የምትገኘው በቤትሮ ያብ አጠገብ ባለች ሸለቆ ውስጥ ነበረ።

የዳንም ሰዎች ከተማዬቱን እንደ ገና ሠርተው መኖሪያቸው አደረጓት።²⁹ከተማዬቱንም ከእስራኤል በተወለደው በአባታቸው በዳን ስም ዳን ብለው ጠሯት፤ ቀድሞ ግን ስሚ ላይሽ ይባል ነበር።³⁰እዚያም የዳን ሰዎች ለራሳቸው ጣዖታት አቆሙ፤ የሙሴ ልጅ፣³¹የጌርሳም ልጅ ዮናታንና የእርሱም ልጆች ምድሪቱ እስከ ተማረከች በት ጊዜ ድረስ ለዳን ነገድ ካህናት ሆኗቸው፤³²ስለዚህም ሚካ የሠራቸውን ጣዖታት፣ የስንደራም ሚካ ቤት በሴሎ በነበረበት ጊዜ ሁሉ ባለማድረጥ አመለካቸው።

²⁷ በዕብራይስጡ ከዚህ ጋር ሲሰማየ የሰብዓ ሊቃናት ትርጉም ግን *ከሌሎች ሰዎች ጋር* ይላል።
³⁰ ጥንታዊው የዕብራይስጥ ጽሑፍ ትውፊት፣ አንዳንድ የሰብዓ ሊቃናት ትርጉም እንዲሁም የሰብዓ ቅጅ ከዚህ ጋር ይሰማላል፤ የማሰራቱ ቅጂ ግን *ምናሌ* ይላል።

አንድ ሌዋዊና ቁባቱ

19 በዚያን ዘመን በእስራኤል ንጉሥ አልነበረም፤ በዚሁ ጊዜም በኩረብ ታማው በኤፍሬም አገር የሚኖር አንድ ሌዋዊ ከይሁዳ ምድር ከቤተ ልሔም አንዲቱን ሴት ቁባት አድርጎ ወሰዳት።

2 ሴቲቱ ግን በታማኝነት አልጸናችም፤ ትታውም በይሁዳ ምድር ወደሚገኘው ወደ አባቷ ቤት ወደ ቤተ ልሔም ሄደች፤ እዚያም አራት ወር ከቁባት በኋላ፤ 3 ባሏ ታርቆ ሊመልሳት ወደ እርሷ ሄደ፤ ሲሄድም አሽ ከሩንና ሁለት አሀዮችን ይዞ ነበር፤ ሴቲቱም ወደ አባቷ ቤት አስገባችው፤ አባቷም ባየው ጊዜ በደስታ ተቀበለው። 4 የልጇቱ አባትም እዚያው እንዲቆይ አጥብቆ ለመነው፤ ስለዚህ እየሰላ እየጠጣ ሦስት ቀን አብሮት ተቀመጠ።

5 በአራተኛው ቀን ማልደው ተነሡ፤ እንግዳውም ለመሄድ ተዘጋጀ፤ የልጇቱ አባት ግን፤ “እንድትበረታ እህል ቅመስ፤ ከዚያም መሄድ ትችላለህ” አለው። 6 ስለዚህ ሁለቱ ለመብላትና ለመጠጣት አብረው ተቀመጡ። የልጇቷም አባት፤ “እባክህ ዛሬም እዚሁ አድረህ ተደስት” አለው። 7 ሰውየው ለመሄድ ሲነሣም ዐማቱ እንዲያድር ለመነውና እዚያው አደረ። 8 በአምስተኛውም ቀን ጠዋት ሌዋዊው ለመሄድ ሲነሣ፤ የልጇቱ አባት “ሰውነትህን አበርታ፤ ጥላው እስኪበርድም ድረስ በዚሁ ቆይ” አለው፤ ስለዚህ ሁለቱም አብረው በሉ።

9 ሰውየውም ከቁባቱና ከአገልጋዩ ጋር ለመሄድ በተነሣ ጊዜ፤ የልጅቱ አባት ዐማቱ “እነሆ ጊዜው እየመሸ ነው፤ እዚሁ እደሩ፤ ቀኑ እየተገባደደ ነው፤ እዚሁ አድራችሁ ተደሰቱ፤ ነገ ጠዋት ማልዳችሁ በመነሣት መንገዳችሁን ትሄዳላችሁ” አለው። 10 ሌዋዊው ግን በዚያች ሌሊት በዚያ ለማደር ስላል ፈለገ ተነሥቶ የተጫኑትን ሁለቱን አሀዮቹንና ቁባቱን ይዞ ኢየሩሳሌም ወደ ተባለችው ወደ ኢየሱስ ሄደ።

11 ወደ ኢየሱስ እንደ ቀረቡም ጊዜው እየመሸ ስለ ነበር አገልጋዩ ጌታውን፤ “እንግዲህ ወደዚህች ወደ ኢየሱሳውያን ከተማ ጉራ ብለን እንደር” አለው።

12 ጌታውም፤ “አይሆንም፤ ሕዝቧ እስራኤላዊ ወዳልሆነ ወደ ባዕድ ከተማ አንገባም፤ ወደ ጊብዓ አልፈን እንሂድ” አለው። 13 ቀጥሎም፤ “ባል ና፤ ወደ ጊብዓ ወይም ወደ ራማ ለመድረስ እንሞክርና ከዚያ በአንዱ ስፍራ እናድራለን” አለው። 14 ስለዚህም መንገዳቸውን ቀጠሉ፤ የብንያም ነገድ ወደ ሆነችው ወደ

19፡1 ቀ፡16፣ 18፡ፋት1፡1
19፡4 ቀ፡6-8፣ ዘ03፡2፡6
19፡5 ቀ፡8፣ ዘፍ፡18፡5
19፡6 መ፡16፡25
19፡10 ዘፍ፡10፡16፣ ኢ.ሱ-15፡8
19፡11 ዘፍ፡10፡16፣ ኢ.ሱ-3፡10
19፡13 ኢ.ሱ-18፡25
19፡14 ኢ.ሱ 15፡57፣ 14፡መ- 10፡29

19፡15 ዘፍ፡19፡2፣ 24፡23
19፡16 ቀ፡1፣ መዝ፡104፡23
19፡17 ዘፍ፡29፡4
19፡18 መ፡18፡31
19፡19 ዘፍ፡14፡18፣ 24፡25፡4፡2፣ 27
19፡21 ዘፍ፡24፡32-33፣ ሉ-ቃ፡7፡44
19፡22 ዘፍ፡19፡4-5፣ ዘፍ፡13፡13፣ መ፡16፡25፣ 20፡5፣ ሮጫ፡1፡26-27
19፡23 ዘፍ፡19፡6፣ 34፡7፣ ዘሌ.19፡29፣ ኢ.ሱ-7፡15፣ መ፡20፡6፣ ሮጫ፡1፡27
19፡24 ዘፍ፡19፡8
19፡25 መ፡20፡5፣ 14፡መ-31፡4

ጊብዓ እንደ ደረሱም ፀሐይ ጠለቀች። 15 ለማደርም ወደዚያው ጎራ አሉ፤ ሄደውም በከተማዬቱ አደባባይ ተቀመጡ፤ ሆኖም በቤቱ ለማሳደር ማንም አልተቀበላቸውም ነበር።

16 በዚያች ምሽት ከኩረብታማው ከኤፍሬም አገር መጥቶ በጊብዓ የሚኖር አንድ መጻተኛ ሽማግሌ ከዕርሻ ሥራው መጣ፤ የዚያ አገር ሰዎች ግን ብንያማውያን ነበሩ። 17 ሽማግሌው ቀና ብሎ መንገደኛውን በከተማዬቱ አደባባይ ላይ ባየው ጊዜ፤ “ከወዴት መጣህ? ወዴትስ ትሄዳለህ?” ሲል ጠየቀው።

18 ሰውየውም እንዲህ ሲል መለሰ፤ “እኛ የመጣነው ከይሁዳ ቤተ ልሔም ሲሆን፤ የምንሄደውም ርቆ ወደሚገኘው ወደ ኩረብታማው ኤፍሬም አገር ነው፤ ከይሁዳ ቤተ ልሔም ነበርሁ፤ አሁን ወደ እግዚአብሔር ቤት እሄዳለሁ፤ ወደ ቤቱ የሚወስደኝ ሰው አላገኘሁም። 19 ለአሀዮቻችን ገለባና ገፈራ አለን፤ እኛ ባሮችህ ለእኔም ሆነ ለገረድህ፤ አብሮን ላለውም ወጣት እንጀራና የወይን ጠጅ ይዘናል፤ ሌላ ምንም ነገር አያስፈልገንም።”

20 ሽማግሌውም፤ “ኑ፤ ግቡ፤ በቤቴም እደሩ፤ የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ አቀርባለሁ፤ በአደ ባባይ ግን አትደሩ” አለው። 21 ስለዚህ ወደ ቤቱ አስገብቶት ለአሀዮቹ ገፈራ ሰጣቸው፤ እንግዳቸውም እግራቸውን ታጠቡ፤ በሉ፤ ጠጡም።

22 በግብዣው ላይ እየተደሰቱ ላለ፤ ጥቂት የከተማዬቱ ወስላቶች ቤቱን ከበቡ፤ በሩንም እየደበደቡ፤ “ዘመት እንድንፈጽም በት ቤትህ የገባውን ሰው አውጣው” በማለት የቤቱ ባለቤት በሆነው ሽማግሌ ላይ ጮኹበት።

23 የቤቱም ባለቤት ወደ ውጭ ወጥቶ እንዲህ አላቸው፤ “የለም ወዳጆቼ፤ እንዲህ አትሁኑ፤ ሰውየው እንግዳዬ ስለ ሆነ ይህን አሳፋሪ ድርጊት አትፈጽሙ። 24 እነሆ፤ ድንግል የሆነች ልጄና የሰውየው ቀሩባት አሉ፤ እነርሱን አሁኑኑ ላውጣላችሁና አስነውሯቸው፤ ያሻችሁንም አድርጉባቸው፤ በዚህ ሰው ላይ ግን እንዲህ ያለውን አሳፋሪ ድርጊት አትፈጽሙበት።”

25 ሆኖም ሰዎቹ ሊሰሙት አልፈለጉም፤ ስለዚህ ሌዋዊው ቁባቱን ወደ ውጭ አወጣቸው፤ ሰዎቹም አመነዘሩባት፤ ሌሊቱን ሙሉ ሲፈራረቁባት አድረው ጉሕ ሲቀድ ለቀቋት። 26 በነጋም ጊዜ ሴቲቱ ጌታዋ ወዳለበት ቤት ተመልሳ ሄደች። ደጃፋ ላይ ወድቃ ፀሐይ እስክትወጣ ድረስ እዚ

የው ተዘረረች።
 27 ጌታዎ በጠዋት ተነሥቶ በሩን በመክፈት መንገዱን ለመቀጠል ሲወጣ፣ ቁባቱ እጅቱን ከደጃፉ መድረክ ላይ እንደ ዘረጋች ከቤቱ በራፍ ላይ ተዘርራ ወደቃ አገኛት። 28 ሌዋዊውም፣ “በዪ ተነሸና እንሂድ” አላት፤ ነገር ግን መልስ አልነበረም። ከዚያም በአሁኖው ላይ ከጫናት በኋላ ወደ ቤቱ ጉዳውን ቀጠለ።
 29 ቤቱ እንደ ደረሰም ቢላዋ አንሥቶ ቁባቱን ዐሥራ ሁለት ቦታ በመቆራረጥ ወደ እስራኤል ምድር ሁሉ ሰደደ። 30 የምሁሉ፣ “እስራኤላውያን ከግብፅ ከወጡ ጀምሮ እንዲህ ያለ ነገር ከቶ አልታዩም፤ አልተደረገም፤ ምን ማድረግ እንዳለብንም በነገሩ አስቡበት፤ ተመክከሩበት” ተባባለ።

እስራኤላውያን ከብንያማውያን ጋር ተዋጉ

20 ከዚያም ከዳን እስከ ቤርሳቤህ ያሉ እንዲሁም በገለዓድ ምድር የሚገኙ እስራኤላውያን ሁሉ እንደ አንድ ሰው ሆነው ወጡ፤ በምጽጳም በእግዚአብሔር ፊት ተሰበሰቡ። 21 የእስራኤል ሕዝብ ነገዶች ሁሉ ተጠራቸው አራት መቶ ሺህ በሚሆን ሰይፍ በሚመዙ እግረኞች ወታደሮች በሆኑ በእግዚአብሔር ሕዝብ ጉባኤ መካከል ተገኙ። 22 በዚህ ጊዜ ብንያማውያን፣ እስራኤላውያን ወደ ምጽጳ መውጣታቸውን ሰሙ፤ ከዚያም እስራኤላውያን፣ “ይህ ክፉ ድርጊት እንዴት እንደ ተፈጸመ እስቲ ንገሩን” ተባባለ።

23 ስለዚህ የተገደለችው ሴት ባል ሌዋዊ እንዲህ ሲል መለሰ፣ “እኔና ቀባቱ በዚያ ለማደር በብንያም ወደምትገኘው ወደ ጊብዓ መጣን። 24 የጊብዓም ሰዎች በሌሊት ሊገደሉኝ ያደርኩበትን ቤት ከበቡት፤ ከዚያም በቁባቱ ላይ ስለ አመክሩባት ሞተች። 25 የቁባቱንም ራሳ ከቆራረጥሁ በኋላ እያንዳንዱን ቀራጭ፣ እያንዳንዱ የእስራኤል ርስት ወዳለበት አገር ሰደድሁ፤ ይህን ያደረግሁትም ሰዎቹ በእስራኤል ዘንድ አሠቃቂና አስነዋሪ ድርጊት ስለፈጸሙ ነው። 26 አሁንም እናንተ እስራኤላውያን ሁሉ በጉሩዳዩ ላይ ተወያዩበት፤ ፍርዳችሁንም ስጡ።”

27 ከዚያም ሕዝቡ እንደ አንድ ሰው ሆነው በመነሣት እንዲህ አሉ፤ “ከእኛ ማንም ሰው ወደ ድንኳኑ አይሄድም፤ ማንኛችንም ወደ ቤታችን አንመለስም። 28 ነገር ግን በጊብዓ ላይ የምናደርገው ይህ ነው፤ በዕጣው መሠረት እንዘምትቦታለን። 29 ከመላው

19፡29 ዘፍ22፡6፤ መሳ20፡6፤ 14፡መ፡11፤7
 19፡30 መሳ20፡7፤ ምሳ13፡10፤ ሆሌ9፡9
 20፡1 ቀ፡11፤ ዘፍ21፡14፤ ኢሱ11፡3፤ መሳ21፡5፤14፡መ፡3፤20፤ 7፡5፤ 11፡7፤ 24፡መ፡3፤10፤17፤11፤ 24፡15፤17፡4፤25፤ 2ዜፍ30፡5
 20፡2 14፡መ፡11፤8
 20፡4 ዘፍ24፡23፤ ኢሱ15፡57
 20፡5 መሳ19፡22፤ 25-26
 20፡6 መሳ19፡23፤ 29፤24፡መ፡13፤12
 20፡7 መሳ19፡30
 20፡9 ዘሌ16፡8

20፡11 ቀ፡1
 20፡12 ዘፍ13፡14
 20፡13 ዘፍ13፡5፤13፤ 14፡ፎ፡5፤13
 20፡16 መሳ3፡15
 20፡18 ቀ፡23፡28፤ ዘፍ49፡10፤ ኢሱ12፡9፤መሳ1፡1፤ 18፡5፡31
 20፡23 ቀ፡18፤ ዘ፡14፡1፤ ኢሱ7፡6፤መሳ18፡5

የእስራኤል ነገዶችም ለሰራዊቱ ስንቅ እንዲይዙ፣ ከመቶው ዐሥር፣ ከሺው አንድ መቶ፣ ከዐሥር ሺው ደግሞ አንድ ሺህ ሰው እንወስዳለን። ከዚያም ሰራዊቱ በብንያም ወደምትገኘው ጊብዓ በሚደርስበት ጊዜ፣ ነዋሪዎችዎ በእስራኤል ላይ ለፈጸሙት አስነዋሪ ድርጊት ተገቢውን ቅጣት ይሰጣችኋል።” 11 ስለዚህ የእስራኤል ሰዎች ሁሉ እንደ አንድ ሰው ሆነው በመተባበር በከተማዬቱ ላይ ዘመቱባት።

12 የእስራኤል ነገዶች ለመላው የብንያም ነገድ እንዲህ በማለት መልእክተኞች ላኩ፣ “በመካከላችሁ የተፈጸመው ይህ ክፉ ድርጊት ምንድነው? 13 አሁንም እነርሱን ገድለን ይህን ክፉ ድርጊት ከእስራኤል እንድናስወግድ፣ እነዚያን የጊብዓን ወሰኖች አሳልፋችሁ ስጡን።”

14 ብንያማውያን ግን ወገኖቻቸውን እስራኤላውያንን አልሰሟቸውም ነበር፤ 15 ስለዚህ እስራኤላውያንን ለመውጋት ከየከተሞቻቸው በአንድነት ወደ ጊብዓ መጡ። 16 ብንያማውያንም ከመላው የጊብዓ ነዋሪዎች መካከል ከተመረጡት ሰባት መቶ ሰዎች ሌላ፣ ሰይፍ የታጠቁ ሃያ ስድስት ሺህ ሰዎች በአንድ አፍታ ከየከተሞቻቸው በተጨማሪ አሰባሰቡ። 17 በእነዚህም ሁሉ መካከል እያንዳንዳቸው ድንጋይ ወንጭፊው ጠጉር እንኳ የማይሰቱ ሰባት መቶ ምርጥ ግራኞች ነበሩ።

18 እስራኤላውያን፣ ብንያማውያንን ላይ ጨምሮ፣ ሰይፍ የታጠቁ አራት መቶ ሺህ ተዋጊዎች አሰባሰቡ።

19 እስራኤላውያን ወደ ቤቴል ወጡ፤ በእግዚአብሔር ስም፣ “ብንያማውያንን ለመውጋት ከመካከላችን ማን ቀድሞ ይውጣ?” ሲሉ ጠየቁ።

እግዚአብሔርም፣ “ይሁዳ ቀድሞ ይውጣ” ብሎ መለሰ።

20 በማግሥቱ ጧት እስራኤላውያን ተነሥተው በጊብዓ አጠገብ ሰፈሩ፤ 21 የእስራኤል ሰዎች ብንያማውያንን ለመውጋት ሄዱ፤ በጊብዓ ለሚያደርጉትም ወጊያ ቦታ ቦታቸውን ያዙ። 22 ብንያማውያን ከጊብዓ ወጡ፤ በዚያችንም ዕለት ከእስራኤላውያን ሃያ ሁለት ሺህ ሰዎች ገደሉ። 23 ይሁን እንጂ እስራኤላውያን እርስ በርሳቸው ተበረታችተው በመጀመሪያው ቀን ተሰልፈው በነበረበት ስፍራ ላይ እንደገና ቦታ ቦታቸውን ያዙ። 24 እስራኤላውያን ወጥተው እስኪመሽ ድረስ በእግዚአብሔር ፊት አለቀሱ፤ “ወንድሞቻችንን ብንያማውያንን ለመግጠም እንደገና እንው

ጣን?" ብለው እግዚአብሔርን ጠየቁ።
እግዚአብሔርም፣ “አዎን፤ ውጤት
ግጠሟቸው” ብሎ መለሰላቸው።

²⁴በሁለተኛው ቀን እስራኤላውያን ወደ
ብንያማውያን ተጠጉ። ²⁵በዚሁ ጊዜም
ብንያማውያን፣ እስራኤላውያንን ሊወጉ
ከጊብዓ ወጡ፤ እንደገናም በሙሉ ሰይፍ
የታጠቁ ዐሥራ ስምንት ሺህ ሰዎች
ገደሉ።

²⁶የእስራኤልም ሕዝብ ሁሉ ወደ ቤቴል
ወጡ፤ እዚያም እያለቀሱ በእግዚአብሔር
ፊት ተቀመጡ፤ በዚያን ቀን እስኪመሸ ድረስ
ጸሙ፤ በእግዚአብሔር ፊት የሚቃጠል
መሥዋዕትና የኅብረት መሥዋዕት^{፡፡} አቀ
ረቡ። ²⁷እስራኤላውያንም የእግዚአብሔርን
ፈቃድ ጠየቁ፤ በዚያን ጊዜ የስግዚአብሔር
የኪዳን ታቦት እዚያው ነበር፤ ²⁸የአሮን
ልጅ፣ የአልዓዛር ልጅ ፊንሐስም በፊቱ
ይቆም ነበር። እስራኤላውያንም፣ “ወንድ
ሞቻችንን ብንያማውያንን እንደ ገና ሄደን
ጦርነት እንግጠማቸው ወይስ ይቅር?”
ሲሉ ጠየቁ።

እግዚአብሔርም፣ “ሂዱ፤ በነገው ዕለት
በእጃችሁ እሳልፌ እስጣችኋለሁ” አላቸው።

²⁹ከዚያም እስራኤላውያን በጊብዓ
ዙሪያ ድብቅ ጦር አኖሩ። ³⁰በሦስተኛውም
ቀን ብንያማውያንን ለመውጋት ወጡ፤ ከዚህ
በፊት እንዳደረጉት ሁሉ ጊብዓን ለመው
ጋት ቦታ ቦታቸውን ያዙ። ³¹ብንያማ
ውያንም ሊገጥሟቸው ወጡ፤ ከከተማዬ
ቱም ርቀው እንዲሄዱ ተደረጉ፤ እንደ በፊ
ቱም እስራኤላውያንን ይገድሉ ጀመር።
ከዚህ የተነሣም በሜዳው እንዲሁም ወደ
ቤቴልና ወደ ጊብዓ በሚወስደው መንገዶች
ላይ ሠላሳ ያህል ሰዎች ወድቀው ነበር።

³²ብንያማውያኑ፣ “እንደ በፊቱ ይኸው
ድል እያደረግናቸው ነው” አሉ፤ እስራኤላው
ያንም በበኩላቸው፣ “ወደ ኋላ እያፈገፈ
ግን ከከተማዬ ወደ መንገዶቼ እንዲርቁ
እናድርጋቸው” ይሉ ነበር።

³³የእስራኤል ሰዎች በሙሉ ከነበሩበት
ቦታ አፈግፍገው በበአልታማር ስፍራ ስፍ
ራቸውን ያዙ። ሽምቆ ይጠባበቅ የነበረው
የእስራኤል ጦር ደግሞ ካደፈጠበት ከጊ
ብዓ በስተ ምዕራብ ካለው ቦታ ወጣ።

³⁴ከዚያም ከመላው እስራኤል የተወጣ
ጣው ዐሥር ሺህ ጦር በጊብዓ ላይ ፊት
ለፊት አደጋ ጣለ። ውጊያው ከመበርታቱ
የተነሣም፣ ብንያማውያን መጥፊያቸው
እየቀረበ መምጣቱን ገና አላወቁም ነበር።

³⁵እግዚአብሔር ብንያማን በእስራኤል ፊት
መታው፤ በዚያችም ዕለት እስራኤላውያን

20:25 ቍ21
20:26 ዘ032፤6፤
ዘሌ1፤3፤ዘዮ14፤1፤
መሳ21፤4፤
24፡መ12፤21
20:27 ዘዮ10፤33፤
መሳ18፤5
20:28 ዘዮ25፤7፤
ዘ818፤5፤ ኢሱ2፤24
20:29 ኢሱ8፤2
20:31 ኢሱ8፤16፤
16፤1
20:32 ቍ39
20:33 ኢሱ8፤19
20:34 ቍ41፤
ኢሱ8፤14
20:35 14፡መ9፤21

በሙሉ ሰይፍ የታጠቁ ሃያ አምስት ሺህ
አንድ መቶ ብንያማውያንን ገደሉ። ³⁶ከዚህ
የተነሣ ብንያማውያን ድል መሆናቸውን
ተረዱ።

በዚህ ጊዜ እስራኤላውያን ጊብዓ ላይ
ባኖሩት ድብቅ ጦር ስለ ተማመኑ የተሸነፉ
በመምሰል ለብንያማውያን ቦታ ለቀቁ።
³⁷ከዚያም ሽምቀው የነበሩት ሰዎች በድ
ንገት እየተወረወሩ ወደ ጊብዓ ገቡ፤ በየቦ
ታው ተሰራጭተውም መላዩቱን ከተማ
በሰይፍ መቱ። ³⁸የእስራኤል ሰዎች ያሸመ
ቀው ጦር በከተማዬቱ ውስጥ ከባድ የጣስ
ደመና ምልክት እንዲያሳይ፤ ³⁹እስራኤላው
ያንም ይህን ሲያዩ ወዲያውኑ እንዲያፈገ
ፍት ተስማሙ።

ብንያማውያንን ማጥቃት እንደ ጀመሩ፤
ሠላሳ እስራኤላውያንን ስለ ገደሉ፣ “እንደ
መጀመሪያው የጦርነት ጊዜ እያሸነፍና
ቸው ነው” አሉ። ⁴⁰ነገር ግን የጣሱ ዐምድ
ከከተማዬቱ መነሣት በጀመረ ጊዜ፣ ብንያ
ማውያን ወደ ኋላቸው ዞረው የመላዩቱ
ከተማ ጣስ ወደ ሰማይ ሲወጣ አዩ።
⁴¹ከዚያም እስራኤላውያን ዞረው አጠ
ቋቸው፤ በዚህ ጊዜ ብንያማውያን ጥፋት
እንደ ደረሰባቸው ስላወቁ እጅግ ደነገጡ።
⁴²ስለዚህም ጀርባቸውን አዙረው ከእስራኤ
ላውያን ፊት ወደ ምድረ በዳው ሸሹ፤
ሆኖም ከጦርነት ማምለጥ አልቻሉም፤ ከየ
ከተሞቹ የወጡ እስራኤላውያንም በዚያው
ገደሏቸው። ⁴³ብንያማውያንንም ከበቧቸው፤
አሳደዷቸው፤ ከጊብዓ በስተ ምሥራቅ
ትይዩ ባለውም ስፍራ በቀላሉ አሸነፏቸው።
⁴⁴በጦርነቱም ላይ ዐሥራ ስምንት ሺህ
ብንያማውያን ወደቁ፤ ሁሉም ምርጥ ተዋ
ጊዎች ነበሩ። ⁴⁵ብንያማውያን ጀርባቸውን
አዙረው በምድረ በዳው በኩል ወደ
ሬሞን ዐለት በሚሸሹበት ጊዜ፣ እስራኤ
ላውያን በመንገድ ላይ አምስት ሺህ ሰው
ገደሉባቸው፤ እስከ ጊድአምም ድረስ ተከ
ታትለው ሁለት ሺህ ሰዎች በተጨማሪ
ገደሉ።

⁴⁶በዚያች ዕለት ሰይፍ የታጠቁ ሃያ
አምስት ሺህ ብንያማውያን በጦር ሜዳ
ወደቀው ሁሉም ምርጥ ተዋጊዎች ነበሩ።
⁴⁷ነገር ግን ስድስት መቶ ሰዎች ጀርባ
ቸውን አዙረው በምድረ በዳው ውስጥ
ወዳለው ወደ ሬሞን ዐለት ሸሹ፤ በዚያም
አራት ወር ተቀመጡ። ⁴⁸ከዚያም እስራ
ኤላውያን ወደ ብንያም ምድር ተመልሰው

²⁶ በትውፊት የሰላም መስዋዕት ይባላል።
³³ አንዳንድ የሰብዓ ሊቃናት ትርጉሞች ሹልጊት ከዚህ ጋር
ይስማማሉ ነገር ግን የዕብራይስጡ ቃል ትርጉም
በትክክል አይታወቅም።
⁴³ የዕብራይስጡ ቃል ትርጉም በትክክል አይታወቅም።

20:36 ኢሱ8፤2፤
15
20:37 ኢሱ8፤19
20:38 ኢሱ8፤4-8፤
20
20:39 ቍ32፤
መ178፤9
20:40 ኢሱ8፤20
20:41 ቍ34፤
ኢሱ8፤21
20:4414፡መ10፤26፤
መ176፤5
20:45 ኢሱ15፤32
20:46 14፡መ9፤21

ከተሞቻቸውን በሙሉ እንዲሁም እንስሳቱንና በዚያ ያገኙትን ሁሉ በሰይፍ መቱ፤ በመንገዳቸው ያገኙትን ከተማ ሁሉ በእሳት አቃጠሉ።

ለብንደማውያን ሚስት ስለ ማግኘት

21 እስራኤላውያን በምጽጳ፣ “ከእኛ አንድም ሰው ሴት ልጁን በጋብቻ ለብንደማውያን መዳር የለበትም” በማለት ተማምለው ነበር።

²ሕዝቡ ወደ ቤቴል^ጆ ሄደው በዚያም እስከ ማታ ድረስ በእግዚአብሔር ፊት ተቀመጡ፤ ድምፃቸውንም ከፍ በማድረግ አምርረው አለቀሱ፤ ³እንዲሁም አሉ፤ “የእስራኤል ስምዳክ እግዚአብሔር ሆይ፤ ይህ ለምን በእስራኤል ላይ ሆነ? ዛሬ ከእስራኤል አንድ ነገድ እንዴት ይታጣ?”

⁴በማግሥቱ ጠዋት ሕዝቡ መሠዊያ ሠሩ፤ የሚቃጠል መሥዋዕትና የኅብረት መሥዋዕት¹ አቀረቡ።

⁵በምጽጳ፣ በእግዚአብሔር ጉባኤ ፊት ያልተገኘ ማንኛውም ሰው መገደል አለበት ብለው እስራኤላውያን ተማምለው ስለነበር፣ “ከእስራኤል ነገዶች ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ሳይወጣ የቀረ ማን አለ?” ሲሉ ጠየቁ።

⁶በዚህ ጊዜ እስራኤላውያን ስለ ወንድሞቻቸው ስለ ብንደማውያን በማዘን እንዲህ አሉ፤ “ዛሬ ከእስራኤል ነገዶች አንዱ ታጥቷል፤ ጌቶች ልጆቻችንን ለእነዚህ ብንደማውያን በጋብቻ ላንሰጥ በእግዚአብሔር ስለማልን ለተረፉት እንዴት ሚስት ልናገኝላቸው እንችላለን?” ⁸ከዚያም፣ “ከእስራኤል ነገዶች ምጽጳ ላይ በእግዚአብሔር ጉባኤ ፊት ሳይወጣ የቀረ ማን ነው” ሲሉ ጠየቁ፤ ታዲያ ከኢያቢስ ገለዓድ አንድም ሰው ለጉባኤው ወደ ሰፈሩ አለመምጣቱን ተረዱ፤ ⁹ሕዝቡን ሲቈጥሩም ከኢያቢስ ገለዓድ ሰዎች አንድም ሰው አልነበረምና።

¹⁰ስለዚህ ዐሥራ ሁለት ሺህ ተዋጊዎች ወደ ኢያቢስ ገለዓድ ሄደው በእዚያ የሚኖሩትን በሙሉ ሴቶቻችንና ሕፃናቱን ጭምር በሰይፍ እንዳፈጁቸው ጉባኤው መመሪያ ሰጥቶ ላካቸው። ¹¹እነርሱም፣ “እንግዲህ የምታደርጉት ይህ ነው፤ ወንዱን በሙሉ እንዲሁም ድንግል ያልሆኑትን ሴቶች ሁሉ ግደሉ” አሏቸው። ¹²በኢያቢስ ገለዓድ ከሚኖረው ሕዝብ መካከል ወንድ ያልደረሰባቸው አራት መቶ ደናግል አገኙ፤ በከነዓን ምድር በሴሎ ወደ ሚገኘውም ሰፈር አመጧቸው።

¹³ከዚያም ጉባኤው በሙሉ በሬሞን ዐለት ወዳሉት ብንደማውያን የሰላም ጥሪ

20:48 መዳ21:23
21:1 ቀ4:18;22:3
ኢሱ9:18;11:3
21:2 ቀ6:17
21:4 መዳ20:26
21:5 መዳ20:1
21:7 ኢሱ9:18
21:8 1ዳመ11:1;31:11;2ዳመ2:4;21:12;1ዜና10:11
21:11 ዠጥ31:7;17-18
21:12 ኢሱ18:1

አስተላለፈ። ¹⁴ስለዚህ በዚህን ጊዜ ብንደማውያን ተመለሱ፤ ከመገደል የተረፉትንም የኢያቢስ ገለዓድ ሴቶች ሰጧቸው፤ ይሁን እንጂ የሴቶቹ ቀጥር ለሁሉም የሚበቃ አልነበረም። ¹⁵እግዚአብሔር በእስራኤል ነገዶች መካከል አስደንጋጭ ስብራት ስላደረገ የእግዚአብሔር ሕዝብ ለብንደማውያን አዘነ። ¹⁶የጉባኤውም መሪዎች እንዲህ አሉ፤ “እነሆ፤ የብንደም ሴቶች አልቀዋል፤ ታዲያ ለቀሩት ወንዶች ሚስት የምናገኝላቸው እንዴት ነው? ¹⁷ከእስራኤል ነገዶች አንዱ የሆነው እንዳይጠፋ አሁን በሕይወት ያሉት ብንደማውያን ወራሽ የሚሆን ዘር ሊኖራቸው ይገባል። ¹⁸ልጁን ለብንደማዊ የሚድር ርጉም ይሁን ብለን እኛ እስራኤላውያን ስለ ተማማልን እንግዲህ ልጆቻችንን ልንድርላቸው አንችልም፤ ¹⁹ይሁን እንጂ ከቤቴል በስተ ሰሜንና ከቤቴል ወደ ሴኬም በሚወስደው መንገድ በስተ ምሥራቅ እንዲሁም ከለዐና በስተ ደቡብ ባለችው በሴሎ የእግዚአብሔር በዓል በየዓመቱ ይከበራል።”

²⁰ስለዚህም ለብንደማውያን እንዲህ ሲሉ መመሪያ ሰጧቸው፤ “ሂዳችሁ በወይኑ የአትክልት ስፍራ ተደባቁ፤ ²¹አድፍጣችሁ ተጠባባቁ። የሴሎ ልጃገረዶች ለጭፈራ ወደ ዚያ በሚወጡበት ጊዜ፤ ከወይኑ አትክልት ቦታ ወጥታችሁ ከልጃገረዶቹ ለየራሳችሁ ሚስት ጥለፉ፤ ወደ ብንደምም ምድር ሂዱ። ²²አባቶቻቸውም ሆኑ ወንድሞቻቸው ቢቃወሙ፤ በጦርነት ጊዜ ለእያንዳንዳቸው የሚሆኑ ሚስቶች ስላላገኘን ነውና እነርሱን በመርዳት ምሕረት አድርጉልን፤ እናንተም ደግሞ ልጆቻችሁን ፈቅዳችሁ ያልዳራችሁ በመሆናችሁ በደለኞች አትሆኑም” እንላቸዋለን።”

²³ብንደማውያን እንደ ተባሉት አደረጉ፤ ልጃገረዶቹ በሚጨፍሩበትም ጊዜ እያንዳንዱ ሰው አንዳንድ እየጠለፈ ሚስት እንድትሆነው ይዞ ሄደ፤ ከዚያም ወደ ርስታቸው ተመለሱ፤ ከተሞቻቸውንም አድሰው በዚያ ኖሩ።

²⁴በዚያን ጊዜ እስራኤላውያን ያን ቦታ ትተው ወደየቤታቸው፣ ወደየርስታቸው፣ ወደ የጉሣቸውና ወደየነገዳቸው ሄዱ።

²⁵በዚያን ዘመን በእስራኤል ንጉሥ አልክረም፤ እያንዳንዱም ሰው መልካም መስሎ የታየውን ያደርግ ነበር።

21:13 ዘዳ2:26; ኢሱ15:32
21:15 ቀ6
21:17 ቀ3
21:18ቀ4:1; ኢሱ9:18
21:19 ኢሱ16:1;17:7;18:1
21:21 ዘ015:20
21:22 ቀ4:1
21:23 ቀ4:21; ኢሱ24:28; መዳ20:48
21:25 ዘዳ12:8

²2. ወይም ወደ እግዚአብሔር ቤት ተብሎ መተርጎም ይቻላል
⁷7. በትውፊት የሰላም መሥዋዕት ይባላል።